



የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት

ደቡብ ኢትዮጵያ ነጋሪት ጋዜጣ

**DEBUB ETHIOPIA NEGARIT GAZETA
OF THE SOUTH ETHIOPIA REGIONAL STATE**

**፩ኛ ዓመት ቁጥር 1
አርባ ምንጭ ነሐሴ 03 ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም ዓ.ም**

**በደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት
ጠባቂነት የወጣ**

**1st Year No 1
Arba minch 19th August, 2023**

ማውጫ	CONTENTS
አዋጅ ቁጥር ፩/፪ሺ፲፭	Proclamation No. 1/2023
የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት አዋጅ--- ገፅ	Proclamation of the Constitution of the South Ethiopia Regional State---Page 1
አዋጅ ቁጥር ፩/፪ሺ፲፭	Proclamation No. 1/2023
<u>የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት ሥራ ላይ መዋሉን ለማሳወቅ የወጣ አዋጅ</u>	A Proclamation to Pronounce the Coming into Effect of the Constitution of the South Ethiopia Regional State
የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ወክለው በላኳቸው ተወካዮቻቸው አማካይነት ነሐሴ 02 ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሕገ መንግሥትን በማጽደቃቸው የሚከተለው ታውጧል፡፡	WHEREAS, the Nation, Nationalities and Peoples of the South Ethiopia Region have, through their elected representatives, ratified the Constitution of the South Ethiopia Regional State, on the 18th day of August 2023; it is hereby proclaimed as follows;

<p>1. አጭር ርዕስ</p>	<p>1. Short Title</p>
<p>ይህ አዋጅ “የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፩/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p>	<p>This proclamation may be cited as the "Constitution of the South Ethiopia Regional State Proclamation No. 1/2023".</p>
<p>2. ሕገ መንግሥቱ በሥራ ላይ ስለመዋሉ</p>	<p>2. Coming into Effect of the Constitution</p>
<p>የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሕገ መንግሥት ከነሐሴ 03 ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ሥራ ላይ ውሏል፡፡</p>	<p>The Constitution of the Southe Ethiopia Region has come into full force and effect as of the 19th day of August, 2023.</p>
<p>3. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ</p>	<p>3. Effective Date</p>
<p>ይህ አዋጅ ከነሐሴ 03 ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡</p>	<p>This Proclamation shall enter into force as of the 19th day of August, 2023.</p>
<p>አርባ ምንጭ ነሐሴ 03 ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም</p>	
<p>ጥላሁን ከበደ</p>	<p>Done at Arba minch, this 19th day of August 2023</p>
<p>የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር</p>	<p>Tilahun Kebede</p>
	<p>CHIEF EXECUTIVE OF THE SOUTH ETHIOPIA REGIONAL STATE</p>
<p>መግቢያ</p>	

<p>እኛ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፡-</p>	
<p>የጋራና የየራሳችን የሆነ አኩሪ ባሕልና ታሪክ ያለን፤ የየራሳችን መልክዓ ምድራዊ አሰፋፈር የነበረንና ያለን፤ በተለያዩ መስኮችና የግንኙነት ደረጃዎች ተሳስረን አብረን የምንኖር በመሆኑ፤ ያፈራነው የጋራ ጥቅምና አመለካከት፤ የሥነ ልቦና አንድነትና የመልማት ፍላጎት አለን ብለን ስለምናምን፤</p>	<p style="text-align: center;">PREAMBLE</p> <p>We, the Nations, Nationalities and Peoples of the South Ethiopia Region:-</p>
<p>ጥቅማችንን፣ መብታችንና ነፃነታችንን በጋራ እና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ የራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን፣ በነፃ ፍላጎታችን በሕግ የበላይነት እና በራሳችን ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ክልል በጋራ መመሥረት አስፈላጊ መሆኑን በማመን፤</p>	<p>Convinced that by continuing to live with our common and unique proud cultural and historical legasies in territories we have long inhabited, we have through continuous interaction on various forms and levels , built up common interest and outlooks, psychological unity and a desire to develop;</p>
<p>በጋራ መፈቃቀድና እኩልነት ላይ ተመስርተን ባቋቋምነው ክልላችን የሕግ የበላይነት እንዲሰፍን፤ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እድገታችን እንዲፋጠን፤ ግንነታችን ተከብሮ ቋንቋችንን፣ ባሕላችንና አንድነታችንን ይበልጥ ለማጠናከር እና ዲሞክራሲና ሰላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ እንዲሁም ሀገራችን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመገንባት በምታደርገው ጥረት ውስጥ የበኩላችንን ሚና ለመወጣት የሚያስችለን ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት መመስረት አስፈላጊ መሆኑን አጥብቀን በማመን፤</p>	<p>Believed that, in full and free exercise of our right to self-determination, to establishing a region based on the rule of law and our own will is necessary in order to create sustainable and mutually supportive conditions for ensuring respect for our rights and freedoms, and for the collective promotion of our interests;</p>
<p>በክልሉ ቀጣዩ የጋራ ጥቅማችንንና እድገታችን መመሥረት ያለበት የዜጎችንና የማኅበረሰብ ብዝሃነት፣ አብሮነት፣ የመቻቻልና የመከባበር እሴትን መሰረት በማድረግ እና ዘላቂ ሰላምና እድገት በማረጋገጥ እንዲሁም ያለንን የሰው እና ዕምቅ የተፈጥሮ ሀብትን ለጋራ እድገትና ጥቅም ለማዋል የተሻለ የመንግስት አስተዳደር ሥርዓት መገንባት አስፈላጊ መሆኑን በመቀበል፤</p>	<p>Strongly believed that it is necessary to establish a constitutional system that would allow us to ensure the supremacy of the law, to advance our economic and social development, to further develop our language, culture and unity, and consolidate as a lasting legacy, the peace and the prospect of a democratic order. as well as to play our part in our country's efforts to build one economic and political society in a Region we have established on the basis of equality and common understanding ;</p>
<p>በክልላችን መልካም አስተዳደርን በማስፈን፣ የአገልግሎት</p>	

<p>ተደራሽነትን በማረጋገጥ፣ በእኩልነትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እና ግልፅ አሠራርንና የሥልጣን ክፍፍል ላይ የተመሰረተ የመንግሥት አካላት አደረጃጀትን እውን ማድረግ ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ፈጣን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማምጣትና ለጋራ እድገታችን ያለውን ጠቁሜታ በመገንዘብና በውል በመረዳት፤</p>	<p>Cognizant that our future common interest and development in the Region can best be served by respecting the values of diversity, solidarity and tolerance of citizens and society, and by ensuring sustainable peace and growth, as well as by building a better governmental administration system to use our human and natural resources for common development and benefit;</p>
<p>በክልላችን ይህንን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የብሔር ብሔረሰብና ሕዝብ እንዲሁም የግለሰብ መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶችን ማክበር፣ የጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ፣ ቋንቋዎችንና ባሕሎችን እኩል ማሳደግ፣ እምነቶችንና ሃይማኖቶችን ካለአንዳች ልዩነት እንዲራመዱ ማድረግ ጽኑ እምነታችንን በመሆኑ፤</p>	<p>Recognized that it would be beneficial to accelerat our mutual development, to bring rapid social and economic growth to the region and the country is realized only by establishing good governance, and by ensuring access to services, by organizing government bodies structures based on equality and fair use on transparent operation and distribution of power in the region;</p>
<p>ይህንን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሕገ መንግሥት ከዚህ በላይ ለገለጽናቸው ዓላማዎችና እምነቶች ማሰሪያ እንዲሆን መርጠን በላክናቸው ተወካዮቻችን አማካይነት በሕገ መንግሥት አጽዳቂ ጉባዔ ዛሬ ነሐሴ 02 ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም አጽድቀነዋል፡፡</p>	<p>Firmly convinced that the fulfillment of these objectives in our State requires full respect of individual and Nations. Nationalities and People’s fundamental rights and freedoms, recognition of the equality of sex, languages, and religions without any discrimination;</p>
<p></p>	<p>Now, therefore, approved, on 18 August, 2023 this constitution of the South Ethiopia Region through representatives we have duly elected for this purpose as an instrument that binds us in a mutual commitment to fulfill the objectives and the principles set forth above.</p>
<p></p>	<p></p>
<p><u>ምዕራፍ አንድ</u></p>	<p></p>
<p><u>ጠቅላላ ድንጋጌዎች</u></p>	<p></p>
<p><u>አንቀጽ 1</u></p>	<p></p>
<p><u>የክልሉ መንግሥት መቋቋም እና ስያሜ</u></p>	<p></p>
<p>ይህ ሕገ መንግሥት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ዴሞክራሲያዊ አወቃቀርን ይደነግጋል፡፡ በዚህም መሰረት የተቋቋመው መንግሥት “የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ</p>	<p></p>

<p>መንግሥት" በሚል ስም ይጠራል፡፡</p>	
<p><u>አንቀጽ 2</u></p>	<p>CHAPTER ONE</p>
<p><u>የክልሉ ግዛት እና አስተዳደር ወሰን</u></p>	<p>GENERAL PROVISIONS</p>
<p>በፌዴራሉ መንግሥት ሕገ መንግሥት የተመለከተው የግዛት ወሰን እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ አስተዳደር ወሰን በክልሉ የሚገኙ ዞኖች፣ ከሌሎች አጎራባች ክልሎች ጋር ያላቸው ወሰን እና ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላት ድንበር ይሆናል፡፡</p>	<p>Article 1</p> <p>Establishment and Nomenclature of the Regional State</p> <p>This Constitution proclaims the Democratic structure of the South Ethiopia Regional State. Accordingly, the state established shall be known as the "South Ethiopia Regional State"</p>
<p><u>አንቀጽ 3</u></p>	<p>Article 2</p>
<p><u>የክልሉ ሰንደቅ ዓላማና ዓርማ</u></p>	<p>Territorial Boundaries of the State</p>
<p>1 የክልሉ ሰንደቅ ዓላማው ከላይ አረንጓዴ፣ ከመሐል ውሃ ሰማያዊ፣ ከታች ቀይ ሆኖ በአግድም የተቀመጡ ሲሆን ከአረንጓዴው እና ከቀይ ቀለም መስቀያ ጠርዞች በመነሳት ሰማያዊው መደብ ላይ የሚያርፍ ሦስት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ቢጫ ቀለም ሆኖ በመሐሉ በሚገኘው ውሃ ሰማያዊ መደብ ላይ የክልሉ ዓርማ የሚቀመጥ ይሆናል፡፡ እያንዳንዱ ቀለማት በጥቁር መስመሮች ተለያይተዋል፡፡</p>	<p>Article 2</p> <p>Territorial Boundaries of the State</p> <p>Without Prejudice to the boundaries stated in the Constitution of the Federal Government, the boundaries of the Regional State shall be the administrative territories of the respective zones with other regions, and Ethiopia's boundary with neighboring country.</p>
<p>2 በሰንደቅ ዓላማው ውሃ ሰማያዊ መደብ መሃል ላይ የሚቀመጠው ዓርማ ክልሉ የሠላም፣ የመቻቻልና የብልፅግና ተምሳሌት መሆኑን፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች በእኩልነትና በአንድነት ለመኖር ያላቸውን ተስፋ የሚያንጸባርቅ ይሆናል፡፡</p>	<p>Article 3</p>
<p>3 የሰንደቅ ዓላማውና የዓርማው ዝርዝር የክልሉ ምክር ቤት በሚያወጣው ሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>Flag and Emblem of the State</p>
<p><u>አንቀጽ 4</u></p>	<p>1. The State flag shall consist of the green at top,</p>

የክልሉ መዝሙር

የክልሉ መዝሙር በክልሉ የሚኖሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያሏቸውን ተፈጥሮአዊ ገፀ በረከቶች፣ እቤቶች፣ ለመልማት ያላቸውን ብሩህ ተስፋ፣ ስለሀገር ሉዓላዊነት የከፈሉትን መስዋዕትነት፣ በክልሉ ሕዝቦች መካከል ያለውን ማኅበራዊ መስተጋብር እና ክልሉ ለሀገር አንድነት ያለውን አስተዋጽኦ የሚገልጽ ሆኖ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ 5

ቋንቋ

- 1 በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ቋንቋዎች በመንግሥት ዘንድ እኩል እውቅና ይኖራቸዋል፡፡
- 2 አማርኛ የክልሉ መንግሥት የሥራ ቋንቋ ይሆናል፡፡
- 3 በክልሉ የሚገኙ ዞኖች በየምክር ቤቶቻቸው የየራሳቸውን የሥራ ቋንቋ ሊወስኑ ይችላሉ፡፡

አንቀጽ 6

ርዕስ ከተማ

- 1 የክልሉ መንግሥት እኩል ደረጃ ያላቸው ብዙሀ ርዕሰ ከተሞች ይኖሩታል፡፡ እነሱም ያላይታ ሶዶ፣ አርባ ምንጭ፣ ዲላ፣ ጂንካ፣ ሳውላ እና ካራት ናቸው፡፡
- 2 የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር መቀመጫ ያላይታ ሶዶ ይሆናል፡፡

water blue in the middle, red at the bottom placed horizontally, and shall begin from the edges of the green and red colors; a triangular yellow color rests on the blue layer, and shall have a State emblem at the center. Each color shall be separated by black lines.

2. The Regional State emblem on the flag shall reflect the hope of the Nations, Nationalities, and Peoples of the Region to live together in equality and unity, and it symbolizes peace, tolerance and prosperity of the Region.

3. Details of the flag and the emblem shall be determined by law of the State Council.

Article 4

The State Anthem

The State anthem, to be determined by law, shall reselect natural blessings, values, heroism, prospect of development, the sacrifices made for the sovereignty of the country by the people of the region, the interaction between the peoples of the region and the contribution of the region to the national unity.

<p>3 የክልል ማዕከል ከተሞች ተጠሪነትና አስተዳደራዊ ጉዳይ የክልሉ ምክር ቤት በሚያወጣው ሕግ ይወሰናል፡፡</p>	
<p><u>አንቀጽ 7</u></p>	<p>Article 5</p>
<p><u>የጾታ አገላለጽ</u></p>	<p>Language</p>
<p>በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው የሴትንም ጾታ ያካትታል፡፡</p>	<p>1. All Languages in the Region shall enjoy equal State recognition.</p>
<p><u>ምዕራፍ ሁለት</u></p>	<p>2. Amharic shall be the working language of the Regional State.</p>
<p><u>የሕገ መንግሥቱ መሰረታዊ መርሆዎች</u></p>	<p>3. Zones in the region may determine their respective working language in their own Councils.</p>
<p><u>አንቀጽ 8</u></p>	
<p><u>የሕዝብ ሉዓላዊነት</u></p>	<p>Article 6</p>
<p>1 የክልሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የክልሉ መንግሥት ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት ናቸው፡፡</p> <p>2 ይህ ሕገ መንግሥት የሉዓላዊነታቸው መገለጫ ነው፡፡</p> <p>3 ሉዓላዊነታቸውም የሚገለጸው በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸው እና በቀጥታ በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካይነት ይሆናል፡፡</p>	<p>Capital City</p> <p>1. The Regional state shall have multi capital city with equal status. They are Wolaita Sodo, Arba Minch, Dilla, Jinka, Sawula and Karat.</p> <p>2. Wolaita Sodo shall be the seat of the Chief Executive of the region.</p> <p>3. Accountability and administrative affairs of the Capital Cities shall be determined by the law issued by the State Council.</p>
<p><u>አንቀጽ 9</u></p>	
<p><u>የሕገ መንግሥት የበላይነት</u></p>	<p>Article 7</p>
<p>የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ</p>	<p>Gender Expression</p>

<p>መንግሥት የበላይነት እንደተጠበቀ ሆኖ፡-</p>	<p>Provisions of this Constitution set out in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.</p>
<p>1 ይህ ሕገ መንግሥት በክልሉ የበላይ ሕግ ነው፡፡ ማንኛውም ሕግ፣ ልማዳዊ አሠራር፣ የመንግሥት አካል ወይም የባለሥልጣን ውሳኔ ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር የሚጋጭ ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡</p>	<p>CHAPTER TWO</p>
<p>2 ማንኛውም ሰው፣ የመንግሥት አካላት፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ማኅበራት እንዲሁም ባለሥልጣናቸው ይህንን ሕገ መንግሥት የማክበር፣ የማስከበርና ለሕገ መንግሥቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው፡፡</p>	<p>THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE CONSTITUTION</p>
<p>3 በዚህ ሕገ መንግሥት ከተደነገገው ውጭ በሌላ መንገድ የመንግሥትን ሥልጣን መያዝ የተከለከለ ነው፡፡</p>	<p>Article 8</p>
<p><u>አንቀጽ 0</u></p>	<p>Sovereignty of the People</p>
<p><u>ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች</u></p>	<p>1. All sovereign power of the Regional State resides in the Nations, Nationalities and Peoples of Regional State.</p> <p>2. This Constitution is an expression of their sovereignty.</p> <p>3. Their sovereignty shall be expressed through their representatives elected in accordance with this Constitution and through their direct democratic participation their elected representatives according to this constitution.</p>
<p>1 ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰዉ ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው፡፡</p>	<p>Article9</p>
<p>2 በክልሉ ውስጥ የግለሰቦችና የሕዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩ ናቸው፡፡</p>	<p>Supremacy of the Constitution</p>
<p><u>አንቀጽ 01</u></p>	<p>Without Prejudice to the supremacy of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia:</p>
<p><u>የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየት</u></p>	<p>1. This Constitution is the supreme law of the</p>
<p>1 መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው፡፡</p>	
<p>2 መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም፡፡</p>	
<p>3 መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡</p>	

<p>ሃይማኖትም በመንግሥት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡</p>	<p>Regional State. Any law, customary practice or a decision of an organ of state or a public official which contravenes this Constitution shall be of no effect.</p>
	<p>2. All citizens, organs of state, political organizations, other associations as well as their officials have the duty to ensure observance of the Constitution and to obey it.</p>
<p>አንቀጽ 02</p>	
<p><u>የመንግሥት አሠራርና ተጠያቂነት</u></p>	<p>3. It is prohibited to assume state power in any manner other than that provided under the Constitution.</p>
<p>1 የክልሉ መንግሥት አሠራር ለሕዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት፡፡</p>	<p>Article 10</p>
<p>2 ማንኛውም ኃላፊ ወይም የሕዝብ ተመራጭ ኃላፊነት ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል፡፡</p>	<p>Human and Democratic Rights</p>
<p>3 ሕዝቡ በመረጠው ተወካይ ላይ እምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ሊያነሳው ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>1. Human rights and freedoms, emanating from the nature of mankind, are inviolable and inalienable.</p> <p>2. Human and democratic rights of citizens and peoples shall be respected.</p>
<p><u>ምዕራፍ ሦስት</u></p>	<p>Article 11</p>
<p><u>መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች</u></p>	<p>Separation of State And Religion</p>
<p>አንቀጽ 03</p>	<p>1. State and religion are separate.</p>
<p><u>ተፈጻሚነትና አተረጓጎም</u></p>	<p>2. There shall be no state religion.</p>
<p>1 በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የክልሉ መንግሥት የሕግ አውጪ፣ የሕግ አስፈጻሚ እና የዳኝነት አካላት በዚህ ምዕራፍ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የማክበርና የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው፡፡</p>	<p>3. The State shall not interfere in religious matters and</p>
<p>2 በዚህ ምዕራፍ የተዘረዘሩት መሠረታዊ የመብቶችና ነፃነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለችቸው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት፣ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ሠነዶች መርሆዎች ጋር</p>	

<p>በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ፡፡</p>	<p>religion shall not interfere in state affairs.</p>
<p><u>ክፍል አንድ</u></p>	
<p><u>ሰብዓዊ መብቶች</u></p>	
<p><u>አንቀጽ 04</u></p>	<p>Article 12</p>
<p><u>የሕይወት፣ የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት</u></p>	<p>Conduct and Accountability of State</p>
<p>ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት አለው፡፡</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The conduct of affairs of the Regional government shall be transparent 2. Any public official or an elected representative is accountable for any failure in official duties. 3. An elected representative may be recalled if the electorate lack confidence in him. Particulars shall be determined by law.
<p><u>አንቀጽ 05</u></p>	
<p><u>የሕይወት መብት</u></p>	<p>CHAPTER THREE</p>
<p>ማንኛውም ሰው በሕይወት የመኖር መብት አለው፡፡ ማንኛውም ሰው በሕግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ሕይወቱን አያጣም፡፡</p>	<p>FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS</p>
<p><u>አንቀጽ 06</u></p>	<p>Article 13</p>
<p><u>የአካል ደህንነት መብት</u></p>	<p>Applicability and Interpretation</p>
<p>ማንኛውም ሰው በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት አለው፡፡</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. All State legislative, executive and judicial organs at all levels shall have the responsibility and duty to respect and enforce the provisions of this Chapter.
<p><u>አንቀጽ 07</u></p>	
<p><u>የነፃነት መብት</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. The fundamental rights and freedoms specified in this Chapter shall be interpreted in a manner conforming to the principles of the Universal Declaration of Human Rights, International
<p>1 በሕግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ማንኛውም ሰው ወንድም ሆነ ሴት ነፃነቱን/ቷን አያጣም/አታጣም፡፡</p>	

<p>2 ማንኛውም ሰው በሕግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ሊያዝ፣ ክስ ሳይቀርብበት ወይም ሳይፈረድበት ሊታሰር አይችልም፡፡</p>	<p>Covenants on Human Rights and International instruments adopted by Ethiopia.</p>
<p>አንቀጽ 08</p>	<p>PART ONE</p>
<p>ኢሰብዓዊ አያያዝ ስለመከላከል</p>	<p>HUMAN RIGHTS</p>
<p>ኢሰብዓዊ አያያዝ ስለመከላከል</p>	<p>Article 14</p>
<p>1 ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞላበት፣ ኢሰብዓዊ ከሆነ ወይም ክብሩን ከሚያዋርድ አያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አለው፡፡</p>	<p>The Right to life, the Security of Person and Liberty</p>
<p>2 ማንኛውም ሰው በባርነት ወይም በግዴታ አገልጋይነት ሊያዝ አይችልም። ለማንኛውም ዓላማ በሰው የመነገድ ተግባር የተከለከለ ነው፡፡</p>	<p>Every person has the inviolable and inalienable right to life, security of person and liberty.</p>
<p>3 ማንኛውም ሰው በኃይል ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሟላት ማንኛውንም ሥራ እንዲሠራ ማድረግ የተከለከለ ነው፡፡</p>	<p>Article 15</p>
<p>4 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 "በኃይል ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሟላት" የሚለው ሐረግ የሚከተሉትን ሁኔታዎች አያካትትም፤</p>	<p>Right to Life</p>
<p>ሀ) ማንኛውም እስረኛ በእሥራት ላይ ባለበት ጊዜ በሕግ መሰረት እንዲሠራ የተወሰነውን ወይም በገደብ ከእስር በተለቀቀበት ጊዜ የሚሠራውን ማንኛውም ሥራ፤</p>	<p>Every person has the right to life. No person may be deprived of his life except as a punishment for a serious criminal offence determined by law.</p>
<p>ለ) ማንኛውም ወታደራዊ አገልግሎት ለመስጠት ሕሊናው የማይፈቅድለት ሰው በምትክ የሚሰጠውን ማንኛውም አገልግሎት፤</p>	<p>Article 16</p>
<p>ሐ) የማጎበረሰቡን ሕይወት ወይም ደህንነት የሚያሰጋ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም አደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ የሚሰጥ ማንኛውንም አገልግሎት፤</p>	<p>Every one has the right to protection against bodily harm.</p>
<p>መ) በሚመለከተው ሕዝብ ፈቃድ በአካባቢው</p>	<p>Article 17</p>

የሚፈጸመውን ማንኛውም ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ የልማት ሥራ፡፡

አንቀጽ 09

የተያዙ ሰዎች መብት

1 ወንጀል ፈጽመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች የቀረበባቸው ክስና ምክንያቶቹ በዝርዝር ወዲያውኑ በሚገባቸው ቋንቋ እንዲነገራቸው መብት አላቸው፡፡

2 የተያዙ ሰዎች ላለመናገር መብት አላቸው፤ የሚሰጡት ማንኛውም ቃል ፍርድ ቤት በማስረጃነት ሊቀርብባቸው እንደሚችል መረዳት በሚችሉት ቋንቋ እንደተያዙ ወዲያውኑ ማስገንዘቢያ እንዲሰጣቸው መብት አላቸው፡፡

3 የተያዙ ሰዎች በአርባ ስምንት ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አላቸው። ይህም ጊዜ ሰዎቹ ከተያዙበት ቦታ ወደ ፍርድ ቤት ለመምጣት አግባብ ባለው ግምት የሚጠይቀውን ጊዜ አይጨምርም። ወዲያውኑ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ በተጠረጠሩበት ወንጀል ለመታሰር የሚያበቃ ምክንያት ያለ መሆኑ ተለይቶ እንዲገለጽላቸው መብት አላቸው፡፡

4 የያዛቸው የፖሊስ መኮንን ወይም የሕግ አስከባሪ በጊዜው ገደብ ፍርድ ቤት በማቅረብ የተያዙበትን ምክንያት ካላስረዳ፣ ፍርድ ቤቱ የአካል ነፃነታቸውን እንዲያስከብርላቸው የመጠየቅ ሊጣስ የማይችል መብት አላቸው። ሆኖም ፍትሕ እንዳይጓደል ሁኔታው የሚጠይቅ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የተያዘው ሰው በጥበቃ ስር እንዲቆይ ለማዘዝ ወይም ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ሲጠየቅ አስፈላጊ በሆነ መጠን ብቻ ሊፈቅድ ይችላል። የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፍርድ ቤቱ ሲወስን ኃላፊ የሆኑት የሕግ አስከባሪ ባለሥልጣኖች

Right to Liberty

- 1. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.
- 2. No person shall be subjected to arbitrary arrest, and be detained without a charge or conviction.

Article 18

Prohibition Against Inhuman Treatment

- 1. Everyone has the right to protection against cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

- 2. No one shall be held in slavery or servitude. Trafficking in human beings for whatever purpose is prohibited.
- 3. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

4. For the purpose of sub-Article 3 of this Article, the phrase "forced or compulsory labour" shall not include: -

- a. Any work or service normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order, or of a person during conditional release from such

<p>ምርመራውን አጣርተው የተያዘው ሰው በተቻለ ፍጥነት ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያለውን መብት የሚያስከብር መሆን አለበት፡፡</p>	<p>detention;</p>
<p>5 የተያዙ ሰዎች በራሳቸው ላይ በማሰረጃነት ሊቀርብ የሚችል የእምነት ቃል እንዲሰጡ ወይም ማናቸውንም ማሰረጃ እንዲያምኑ አይገደዱም። በማስገደድ የተገኘ ማሰረጃ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡</p>	<p>b. In the case of conscientious objectors, any service exacted in lieu of compulsory military service;</p>
<p>6 የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፈታት መብት አላቸው። ሆኖም በሕግ በተደነገጉ ልዩ ሁኔታዎች ፍርድ ቤት ዋስትና ላለመቀበል ወይም በገደብ መፍታትን ጨምሮ በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዲቀርብ ለማዘዝ ይችላል፡፡</p>	<p>c. Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;</p>
<p>አንቀጽ ፳</p>	
<p>የተከሰሱ ሰዎች መብት</p>	
<p>Article 19</p>	
<p>Right of Persons Arrested</p>	
<p>1 የተከሰሱ ሰዎች ክስ ከቀረበባቸው በኋላ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለሕዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት የመሰማት መብት አላቸው። ሆኖም የተከራካሪዎቹን የግል ሕይወት፣ የሕዝብን የሞራል ሁኔታና የሀገሪቱን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ክርክሩ በዝግ ችሎት ሊሰማ ይችላል፡፡</p>	<p>1. Persons arrested have the right to be informed promptly, in a language they understand, of the reasons for their arrest and of any charge against them.</p>
<p>2 ክሱ በቂ በሆነ ዝርዝር እንዲነገራቸው እና ክሱን በጽሑፍ የማግኘት መብት አላቸው፡፡</p>	<p>2. Persons arrested have the right to remain silent. Upon arrest, they have the right to be informed promptly, in a language they understand, that any statement they make may be used as evidence against them in court.</p>
<p>3 በፍርድ ሂደት ባሉበት ጊዜ በተከሰሱበት ወንጀል እንደ ጥፋተኛ ያለመቆጠር፣ በምስክርነት እንዲቀርቡም ያለመገደድ መብት አላቸው፡፡</p>	<p>3. Persons arrested have the right to be brought before a court within 48 hours of their arrest. Such time shall not include the time reasonably required for the journey from the place of arrest to the court. On</p>
<p>4 የቀረበባቸውን ማናቸውንም ማሰረጃ የመመልከት የቀረቡባቸውን ምስክሮች የመጠየቅ፣ ለመከላከል የሚያስችላቸውን ማሰረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ</p>	

እንዲሁም ምስክርቻቸው ቀርበው እንዲሰሙላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡

5 በመረጡት የሕግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ ለማቆም አቅም በማጣታቸው ፍትሕ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት አላቸው፡፡

6 ክርክሩ በሚታይበት ፍርድ ቤት በተሰጠባቸው ትእዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አላቸው፡፡

7 የፍርድ ሂደት በማይገባቸው ቋንቋ በሚካሄድበት ሁኔታ በመንግሥት ወጪ ክርክሩ እንዲተረጎምላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡

አንቀጽ ፳1

በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብት

1 በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች ሰብዓዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት አላቸው፡፡

2 ከትዳር ጓደኞቻቸው፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ከጓደኞቻቸው ከሃይማኖት አማካሪዎቻቸው፣ ከሐኪሞቻቸው እና ከሕግ አማካሪዎቻቸው ጋር ለመገናኘትና እንዲጎበኟቸውም ዕድል የማግኘት መብት አላቸው፡፡

አንቀጽ ፳2

የወንጀል ሕግ ወደኋላ ተመልሶ የማይሠራ ስለመሆኑ

1 ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት

appearing before a court, they have the right to be given prompt and specific explanation of the reasons for their arrest due to the alleged crime committed.

4. All persons have an inalienable right to petition the court to order their physical release where the arresting police officer or the law enforcer fails to bring them before a court within the prescribed time and to provide reasons for their arrest. Where the interest of justice requires, the court may order the arrested person to remain in custody or, when requested remand him for a time strictly required to carry out the necessary investigation. In determining the additional time necessary for investigation, the court shall ensure that the responsible law enforcement authorities carry out the investigation respecting the arrested person's right to a speedy trial.

5. Persons arrested shall not be compelled to make confessions or admissions which could be used in evidence against them. Any evidence obtained under coercion shall not be admissible.

6. Persons arrested have the right to be released on bail. In exceptional Circumstances prescribed by law, the court may deny bail or demand adequate guarantee for the conditional release of the arrested

ድርጊት በተፈጸመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈጸሙ ወይም አለመፈጸሙ ወንጀል መሆኑ በሕግ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር ሊቀጣ አይችልም። እንዲሁም ወንጀሉን በፈጸመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈጻሚ ከነበረው የቅጣት ጣሪያ በላይ የከበደ ቅጣት በማንኛውም ሰው ላይ አይወሰንም፡፡

2 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ቢኖርም፣ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የወጣ ሕግ ለተከሳሹ ወይም ለተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በኋላ የወጣው ሕግ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡

አንቀጽ ፳3

በአንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት ስለመከልከል

ማንኛውም ሰው በወንጀል ሕግና ሥነ ሥርዓት መሰረት ተከሶ የመጨረሻ በሆነ ውሳኔ ጥፋተኛነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል እንደገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም፡፡

አንቀጽ ፳4

የክብርና የመልካም ስም መብት

- 1 ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ ክብርና መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው፡፡
- 2 ማንኛውም ሰው የራሱን ሰብዕና ከሌሎች ዜጎች መብቶች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በነፃ የማሳደግ መብት አለው፡፡
- 3 ማንኛውም ሰው በማንኛውም ስፍራ በሰብዓዊነቱ እውቅና የማግኘት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፳5

person.

Article 20

Rights of Persons Accused

- 1. Accused persons have the right to a public trial by an ordinary court of law within a reasonable time after having been charged. The court may hear cases in a closed session only with a view to protecting the right to privacy of the parties concerned, public morals and national security.
- 2. Accused persons have the right to be informed with sufficient particulars of the charge brought against them and to be given the charge in writing.
- 3. During proceedings accused persons have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law and not to be compelled to testify against themselves.
- 4. Accused persons have the right to full access to any evidence presented against them, to examine witnesses testifying against them, to adduce or to have evidence produced in their own defense, and to obtain the attendance of and examination of witnesses on their behalf before the court.
- 5. Accused persons have the right to be represented by legal counsel of their choice, and, if they do not have sufficient means to pay for it and miscarriage of justice would result, to be provided with legal representation at state expense.

6. All persons have the right of appeal to the

የእኩልነት መብት

ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት እኩል ናቸው፤ በመካከላቸውም ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር፣ በብሔር፣ ብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማኅበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው፡፡

competent court against an order or a judgment of the court which first heard the case.

7. They have the right to request for the assistance of an interpreter at state expense where the court proceedings are conducted in a language they do not understand.

Article 21

The Rights of Persons Held in Custody and Convicted Prisoners

አንቀጽ ፳፭

የግል ሕይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት

1 ማንኛውም ሰው የግል ሕይወቱ፣ ግላዊነቱ፣ የመከበር መብት አለው። ይህ መብት መኖሪያ ቤቱ፣ ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር እንዲሁም በግል ይዘታው ያለ ንብረት ከመያዝ የመጠበቅ መብትን ያካትታል፡፡

2 ማንኛውም ሰው በግል የሚጽፋቸውና የሚጻጻፋቸው፣ በፖስታ የሚልካቸው ደብዳቤዎች፣ እንዲሁም በቴሌፎን፣ በቴሌኮሙኒኬሽንና በኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች አይደፈሩም፡፡

3 የመንግሥት ባለሥልጣኖች እነዚህን መብቶች የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው። አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲፈጠሩና ብሔራዊ ደህንነትን፣ የሕዝብ ሰላም፣ ወንጀልን በመከላከል፣ ጤናንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ በመጠበቅ ወይም የሌሎችን መብትና ነፃነት በማስከበር ዓላማዎች ላይ በተመሰረቱ ዝርዝር ሕጎች መሰረት ካልሆነ በስተቀር የእነዚህ መብቶች አጠቃቀም ሊገደብ አይችልም፡፡

1. All persons held in custody and persons imprisoned upon conviction and sentencing have the right to treatments respecting their human dignity.

2. All persons shall have the opportunity to communicate with, and to be visited by, their spouses or partners, close relatives, friends, religious councilors, medical doctors and their legal counsel.

Article 22

Non-retroactivity of Criminal Law

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed on any person than the one that was applicable at the time when the criminal offence

አንቀጽ ፳7

የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት

1 ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የሕሊና እና የሃይማኖት ነፃነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተማር ወይም የመግለጽ መብትን ያካትታል፡፡

2 በአንቀጽ ፻፳1 ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የማያስችሏቸው የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማት ማቋቋም ይችላሉ፡፡

3 ማንኛውንም ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ ያለውን ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል አይቻልም፡፡

4 ወላጆችና ሕጋዊ ሞግዚቶች በእምነታቸው መሰረት የሃይማኖታቸውንና የመልካም ሥነ ምግባር ትምህርት በመስጠት ልጆቻቸውን የማሳደግ መብት አላቸው፡፡

5 ሃይማኖትንና እምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው የሕዝብን ደህንነት፣ ሰላምን፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የሕዝብን የሞራል ሁኔታ፣ የሌሎች ዜጎችን መሰረታዊ መብቶች፣ ነፃነቶች፣ እና መንግሥት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን ለማረጋገጥ በሚወጡ ሕጎች ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፳8

በስብዕና ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች

was committed.
2. Notwithstanding the provisions of sub-Article 1 of this Article, a law promulgated subsequent to the commission of the offence shall apply if it is advantageous to the accused or convicted person.

Article 23

Prohibition of Double Jeopardy

No person shall be liable to be tried or punished again for an offense for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the criminal law and procedure.

Article 24

Right to Honour and Reputation

1. Everyone has the right to respect for his human dignity, reputation and honour.
2. Everyone has the right to the free development of his personality in a manner compatible with the rights of other citizens.
3. Everyone has the right to recognition every where as a person.

Article 25

ኢትዮጵያ ባደረገችው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና በሌሎች የኢትዮጵያ ሕጎች በሰው ልጅ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተብለው የተወሰኑትን ወንጀሎች፣ የሰው ዘር የማጥፋት፣ ያለፍርድ የሞት ቅጣት እርምጃ የመውሰድ፣ በአስገዳጅ ሰውን የመሰወር፣ ወይም ኢሰብዓዊ የድብደባ ድርጊቶችን በፈጸሙ ሰዎች ላይ ክስ ማቅረብ በይርጋ አይታገድም። በሕግ አውጪው ክፍልም ሆነ በማንኛውም የመንግሥት አካል ውሳኔዎች በምሕረት ወይም በይቅርታ አይታለፉም፡፡

ክፍል ሁለት

ዴሞክራሲያዊ መብቶች

አንቀጽ ፳፱

የአመለካከት እና ሀሳብን በነፃ የመያዝና የመግለጽ መብት

- 1 ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ ይችላል፡፡
- 2 ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሀሳቡን የመግለጽ ነፃነት አለው። ይህ ነፃነት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በጽሑፍ ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጨ ዘዴ፣ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሀሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት ነፃነቶችን ያካትታል፡፡
- 3 የኘሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት ተረጋግጧል። የኘሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል፡

- ሀ) የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፣
- ለ) የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት

Right to Equality

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall guarantee to all persons equal and effective protection without discrimination on grounds of race, nation, nationality, or other social origin, colour, sex, language, religion, political or other opinion, property, birth or other status.

Article 26

Right to Privacy

1. Everyone has the right to privacy. This right shall include the right not to be subjected to searches of his home, person or property, or the seizure of any property under his personal possession.
2. Everyone has the right to the inviolability of his notes and correspondence including postal letters, and communications made by means of telephone, telecommunications and electronic devices.

3. Government officials shall respect and protect these rights. No restrictions may be placed on the enjoyment of such rights except in compelling circumstances and in accordance with specific laws

ዕድልን፡፡

whose purposes shall be the safeguarding of national security or public peace, the prevention of crimes or the protection of health, public morality or the rights and freedoms of others.

4 ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችና አመለካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ኘሬስ በተቋምነቱ የአሠራር ነፃነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የሕግ ጥበቃ ይደረግለታል፡፡

5 በክልሉ መንግሥት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በክልሉ መንግሥት ቁጥጥር ሥር ያለ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንዲመራ ይደረጋል፡፡

6 እነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው የሀሳብና መረጃ የማግኘት ነፃነት በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከትል በሚችለው አስተሳሰባዊ ውጤት ሊገታ አይገባውም በሚል መርህ ላይ ተመስርተው በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናል። የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ሕጋዊ ገደቦች በነዚህ መብቶች ላይ ሊደነገጉ ይችላሉ። የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎች በሕግ የሚከለከሉ ይሆናሉ፡፡

7 ማንኛውም ዜጋ ከላይ በተጠቀሱት መብቶች አጠቃቀም ረገድ የሚጣሉ ሕጋዊ ገደቦችን ጥሶ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል፡፡

Article 27

Freedom of Religion, Belief and Opinion

- 1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the freedom to hold or to adopt a religion or belief of his choice, and the freedom, either individually or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
- 2. Without prejudice to the provisions of sub-Article 2 of Article 121, believers may establish institutions of religious education and administration in order to propagate and organize their religion.

አንቀጽ ፴

የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት

- 3. No one shall be subject to coercion or other means which would restrict or prevent his freedom to hold a belief of his choice.
- 4. Parents and legal guardians have the right to bring up their children ensuring their religious and moral

1 ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው። ከቤት ውጭ የሚደረጉ

<p>ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በሕዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ሰላምን፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብ ያላቸው ሥርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ፡፡</p>	<p>education in conformity with their own convictions.</p>
<p>2 ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስምን ለመጠበቅ፣ የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ሕጎች መሰረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም፡፡</p>	<p>5. Freedom to express or manifest one’s religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, peace, health, education, public morality or the fundamental rights and freedoms of others, and to ensure the independence of the state from religion.</p>
	<p>Article 28</p>
	<p>Crimes Against Humanity</p>
	<p>Criminal liability of persons who commit crimes against humanity, so defined by international agreements ratified by Ethiopia and by other laws of Ethiopia, such as genocide, summary executions, forcible disappearances or torture shall not be barred by statute of limitation. Such offences may not be commuted by amnesty or pardon of the legislature or any other state organ.</p>
<p>አንቀጽ ፴1</p>	
<p>የመደራጀት መብት</p>	
<p>ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማጎበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም አግባብ ያለውን ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ፡፡</p>	
<p>አንቀጽ ፴2</p>	<p>PART TWO</p>
<p>የመዘዋወር ነፃነት እና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት መብት</p>	<p>DEMOCRATIC RIGHTS</p>
<p>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፴2 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ወይም በሕጋዊ መንገድ በክልሉ</p>	<p>Article 29</p>
	<p>Right of Thought, Opinion and Expression</p>

ውስጥ የሚገኝ ሰው በመረጠው የክልሉ አካባቢ የመዘዋወር፣ የመኖሪያ ቦታ የመመስረት፣ ሰርቶ የመኖር፣ ሀብትና ንብረት የማፍራት እና የመያዝ፣ እንዲሁም በፈለገ ጊዜ ከክልሉ የመውጣት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፴3

በሕዝባዊና መንግሥታዊ ሥራዎች የመሳተፍ መብት

የክልሉን ወይም የዞኑን የሥራ ቋንቋ የሚያውቅ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም የክልሉ ሕዝባዊና መንግሥታዊ ሥራዎች ተመርጦ ወይም ተመድቦ የመሥራት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፴4

የጋብቻ፣ የግልና የቤተሰብ መብቶች

1 በሕግ ከተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በዘር፣ በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ ወይም በሃይማኖት ወይም በሌሎች ምክንያቶች ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግባትና ቤተሰብ የመመሥረት መብት አላቸው፡፡ በጋብቻ አፈጻጸም፣ በጋብቻው ዘመንና በፍቺ ጊዜ እኩል መብት አላቸው። በፍቺም ጊዜ የልጆችን መብትና ጥቅም እንዲከበር የሚያደርጉ ድንጋጌዎች ይደነግጋሉ፡፡

2 ጋብቻ በተጋቢዎች ነፃና ሙሉ ፈቃድ ላይ ብቻ ይመሰረታል፡፡

3 ቤተሰብ የኅብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ መነሻ ነው። ከኅብረተሰብና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው፡፡

4 በሕግ በተለይ በሚዘረዘረው መሰረት በሃይማኖት፣ በባሕል

1. Everyone has the right to hold opinions without interference.

2. Everyone has the right to freedom of expression without any interference. This right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any media of his choice.

3. Freedom of the press and other mass media and freedom of artistic creativity is guaranteed. Freedom of the press shall specifically include the following elements:

a. Prohibition of any form of censorship.

b. Access to information of public interest.

4. In the interest of the free flow of information, ideas and opinions which are essential to the functioning of a democratic order, the press shall, as an institution, enjoy legal protection to ensure its operational independence and its capacity to entertain diverse opinions.

5. Any media in the Regional State financed by or under the control of the Regional State shall be

ሥርዓቶች ላይ ተመስርተው ለሚፈጸሙ ጋብቻዎች እውቅና የሚሰጥ ሕግ ሊወጣ ይችላል፡፡

5 ይህ ሕገ መንግሥት የግል እና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሃይማኖቶች ወይም በባሕላዊ ሕጎች መሰረት መዳኘትን አይከለክልም። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

operated in a manner ensuring its capacity to entertain diversity in the expression of opinion.

6. These rights can be limited only through laws which are guided by the principle that freedom of expression and information cannot be limited on account of the content or effect of the point of view expressed. Legal limitations can be laid down in order to protect the well-being of the youth, and the honour and reputation of individuals. Any propaganda for war as well as the public expression of opinion intended to injure human dignity shall be prohibited by law.

አንቀጽ ፴5

የሴቶች መብት

1 ሴቶች ይህ ሕገ መንግሥት በአረጋገጣቸው መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው፡፡

7. Any citizen who violates any legal limitations on the exercise of these rights may be held liable under the law.

2 ሴቶች በዚህ ሕገ መንግሥት በተደነገገው መሰረት በጋብቻ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው፡፡

Article 30

3 ሴቶች በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን የታሪክ ቅርስ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ቅርስ እንዲታረምላቸው በተጨማሪ የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት አላቸው። በዚህ በኩል የሚወሰዱት እርምጃዎች ዓላማ በፖለቲካዊ፣ በማኅበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እንዲሁም በመንግሥት እና በግል ተቋሞች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በእኩልነት ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲቻል ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው፡፡

The Right of Assembly, Demonstration and Petition

4 ሴቶች ከጎጂ ልማድ ተጽዕኖ የመላቀቅ መብታቸውን መንግሥት ማስከበር አለበት። ሴቶችን የሚጨቁኑ ወይም በአካላቸው ወይም በአዕምሮአቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሕጎች፣ ወጎችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው፡፡

1. Everyone has the right to assemble and to demonstrate together with others peaceably and unarmed, and to petition. Appropriate regulations may be made in the interest of public convenience relating to the location of open-air meetings and the route of movement of demonstrators or, for the protection of democratic rights, public morality and peace during such a meeting or demonstration.

5 ሴቶች የቅጥር፣ የሥራ እድገት፣ የእኩል ክፍያና ጡረታን

<p>የማስተላለፍ እኩል መብት አላቸው፡፡</p>	
<p>6 በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም በግል ድርጅቶች ተቀጥረው የሚሰሩ ሴቶች፡-</p>	
<p>ሀ) የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የማግኘት መብት አላቸው። የወሊድ ፈቃድ ርዝመት ሴቷ የምትሠራውን ሥራ ሁኔታ፣ የሴቷን ጤንነት፣ የሕፃኑንና የቤተሰቡን ደህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>2. This right does not exempt from liability under laws enacted to protect the well-being of the youth or the honour and reputation of individuals, and laws prohibiting any propaganda for war and any public expression of opinions intended to injure human dignity.</p>
<p>ለ) የወሊድ ፈቃድ በሕግ በሚወሰነው መሰረት ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የሚሰጥ የእርግዝና ፈቃድን ሊጨምር ይችላል፡፡</p>	
<p>7 ሴቶች በክልላዊ የልማት ፖሊሲዎች ዕቅድና በኘሮጀክቶች ዝግጅትና አፈጻጸም፣ በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ኘሮጀክቶች ላይ ሀሳባቸውን በተሟላ ሁኔታ እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡</p>	<p style="text-align: center;">Article 31</p> <p style="text-align: center;">Freedom of Association</p>
<p>8 ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት አላቸው። በተለይ መሬትን በመጠቀም፣ በማስተላለፍ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው። እንዲሁም ውርስን በሚመለከት በእኩልነት የመታየት መብት አላቸው፡፡</p>	<p>Every person has the right to freedom of association for any cause or purpose. Organizations formed, in violation of appropriate laws, or to illegally subvert the constitutional order, or which promote such activities are prohibited.</p>
<p>9 ሴቶች በእርግዝናና በወሊድ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመከላከልና ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርት መረጃ እና አቅም የማግኘት መብት አላቸው፡፡</p>	<p style="text-align: center;">Article 32</p> <p style="text-align: center;">Freedom of Movement and the Right to Establish Residence</p>
	<p>Without prejudice to the provisions of Article 32, of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, any resident of the region or person found therein in a legal way, has the right to freedom of</p>

አንቀጽ ፴፩
የሕፃናት መብት

movement and establish place of abode in any area of his choice inside the regional state, live with gainful occupation, produce and thereby possess wealth and property as well as leave the region any time he wishes to.

1 ማንኛውም ሕፃን የሚከተሉት መብቶች አሉት፤

Article 33

ሀ) በሕይወት የመኖር፤

The Right to Engage in Public and Governmental Occupations

ለ) ስምና ዜግነት የማግኘት፤

Any Ethiopian who speaks the working language of the Region or the Zone has the right to be assigned or elected to serve in governmental and social activities of the State or the Zone.

ሐ) ወላጆቹን ወይም በሕግ የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና የእነሱንም እንክብካቤ የማግኘት፤

Article 34

መ) ጉልበቱን ከሚበዙብዙ ልማዶች የመጠበቅ፤ በትምህርቱ፤ በጤናውና በደህንነቱ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሥራዎች እንዲሠሩ ያለመገደድ ወይም ከመሥራት የመጠበቅ፤

Marital, Personal and Family Rights

ሠ) በትምህርት ቤቶች ወይም በሕፃናት ማሳደጊያ ተቋሞች ውስጥ በአካሉ ላይ ከሚፈጸም ወይም ከጭካኔና ኢሰብዓዊ ከሆነ ቅጣት ነፃ የመሆን፡፡

1. Men and women, without any distinction as to race, nation, nationality or religion, who have attained marriageable age as defined by law, have the right to marry and found a family. They have equal rights while entering into, during marriage and at the time of divorce. Laws shall be enacted to ensure the protection of rights and interests of children at the time of divorce.

2 ሕፃናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወሰዱበት ጊዜ በመንግሥታዊ ወይም በግል የበጎ አድራጎት ተቋሞች፤ በፍርድ ቤቶች፤ በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አውጪ አካላት የሕፃናት ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት፡፡

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

3 ወጣት አጥፊዎች፤ በማረሚያ ወይም በመቋቋሚያ ተቋሞች የሚገኙ፤ በመንግሥት እርዳታ የሚያድጉ ወጣቶች፤ በመንግሥት ወይም በግል እንደሚገኙ ተቋሞች ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ከአዋቂዎች ተለይተው መያዝ

3. The family is the natural and fundamental unit of society and is entitled to protection by society and

አለባቸው፡፡
4 ከጋብቻ ውጭ የሚወለዱ ሕፃናት በጋብቻ ከተወለዱ ሕፃናት ጋር እኩል መብት አላቸው፡፡
5 መንግሥት ለእንደሚታወቁት ልዩ ጥበቃ ያደርግላቸዋል፡፡ በጉዲፈቻ የሚያድጉበትን ሥርዓት የሚያመቻቹና የሚያስፋፉ እንዲሁም ደህንነታቸውንና ትምህርታቸውን የሚያራምዱ ተቋሞች እንዲመሰረቱ ያበረታታል፡፡

አንቀጽ ፴7

ፍትሕ የማግኘት መብት

- 1 ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብና ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለው፡፡
- 2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተውን ውሳኔ ወይም ፍርድ፤

- ሀ) ማንኛውም ማኅበር የአባላቱን የጋራ ወይም የግል ጥቅም በመወከል፤
- ለ) ማንኛውንም ቡድን ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያላቸውን ሰዎች የሚወክል ግለሰብ ወይም የቡድን አባል የመጠየቅና የማግኘት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፴8

የመምረጥና የመመረጥ መብት

- 1 ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በቀለም፣ በዘር፣ በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ

the State.

4. In accordance with provisions to be specified by law, a law giving recognition to marriage concluded under systems of religious or customary laws may be enacted.
5. This Constitution shall not preclude the adjudication of disputes relating to personal and family laws in accordance with religious or customary laws, with the consent of the parties to the dispute. Particulars shall be determined by law.

Article 35

Rights of Women

1. Women shall, in the enjoyment of rights and protections provided for by this Constitution, have equal right with men.
2. Women have equal rights with men in marriage as prescribed by this Constitution.
3. The historical legacy of inequality and discrimination suffered by women in Ethiopia taken into account, women, in order to remedy this legacy, are entitled to affirmative measures. The purpose of such measures shall be to provide special attention to women so as to enable them to compete and participate on the basis of equality with men in political, social and economic life as well as in public and private institutions.

ወይም በሌላ አመለካከት ወይም በሌላ አቋም ላይ የተመሰረተ ልዩነት ሳይደረግበት የሚከተሉት መብቶች አሉት፤

ሀ) በቀጥታ እና በነፃነት በመረጣቸው ተወካዮች አማካኝነት በሕዝብ ጉዳይ አስተዳደር የመሳተፍ፤

ለ) ዕድሜው 08 ዓመት ሲሞላ በሕግ መሰረት የመምረጥና ዕድሜው ፳1 ሲሞላ ደግሞ የመመረጥ መብት አለው፡፡

ሐ) በማናቸውም የመንግሥት ደረጃ በየጊዜው በሚካሄድ ምርጫ የመምረጥና የመመረጥ፡፡ ምርጫው ሁሉ አቀፍ፤ በሁሉም እኩልነት ላይ የተመሰረተና በሚስጥር ድምፅ አሰጣጥ መራጩ ፈቃዱን በነፃነት የሚገልጽበት ዋስትና የሚሰጥ መሆን አለበት፡፡

2 በፖለቲካ ድርጅቶች፣ በሠራተኞች፣ በንግድ፣ በአሠሪዎችና በሙያ ማኅበራት ለተሳትፎ ድርጅቱ የሚጠይቀውን ጠቅላላና ልዩ የአባልነት መስፈርት የሚያሟላ ማንኛውም ሰው በፍላጎቱ አባል የመሆን መብቱ የተከበረ መሆን አለበት፡፡

3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 በተመለከቱት ድርጅቶች ውስጥ በኃላፊነት ቦታዎች የሚካሄዱ ምርጫዎች ነፃና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይፈጸማሉ፡፡

4 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 ድንጋጌዎች የሕዝብን ጥቅም ሰፊ ባለ ሁኔታ የሚነኩ እስከሆነ ድረስ በሕዝባዊ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ ፴9

የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መብት

ማንኛውም የክልሉ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝብ በኢትዮጵያ

4. The State shall enforce the right of women to eliminate the influences of harmful customs. Laws, customs and practices that oppress or cause bodily or mental harm to women are prohibited.

5. Women shall have a right to equality in employment, promotion, payment, and the transfer of pension entitlements.

6. Women employed in government offices or private organizations:

a. Have the right to maternity leave with full pay. The duration of maternity leave shall be determined by law taking into account the nature of the work, the health of the mother and the well-being of the child and family.

b. Maternity leave may, in accordance with the provisions of law, include prenatal leave with full pay.

7. Women have the right to full consultation in the formulation of Regional state development policies, the designing and execution of projects, and particularly in the case of projects affecting the interests of women.

8. Women have the right to acquire, administer, control, use and transfer property. In particular, they have equal rights with men with respect to use,

<p>ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት የራስን ዕድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ያለው መብት በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው።። በዚህ መሰረት ማንኛውም የክልሉ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝብ፡-</p>	<p>transfer, administration and control of land. They shall also enjoy equal treatment in the inheritance of property.</p>
<p>1 የራሱን ብሔራዊ ማንነት የመጠበቅና የማስከበር፣ ቅርስንና ታሪክን የመንከባከብና የማበልፀግ እንዲሁም በቋንቋው የመጠቀም፣ ቋንቋውን የማሳደግ፣ ባሕሉን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት መብት አለው፤</p>	<p>9. To prevent harm arising from pregnancy and childbirth and in order to safeguard their health, women have the right of access to family planning education, information and capacity.</p>
<p>2 በራስ መልክዓ ምድራዊ ክልል ውስጥ የራስን ጉዳይ በራስ የመወሰን፣ ራስን በራስ የማስተዳደርና እንዲሁም በፌዴራል መንግሥት ውስጥ በነፃነት፣ ተገቢና ፍትሃዊ በሆነ የውክልና አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ የማድረግ መብት አለው፤</p>	
<p>3 የራሱን የማስተዳደር መብት፣ ሕዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋምና እንዲሁም በክልልና በፌዴራል መንግሥት አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል፤</p>	<p style="text-align: center;">Article 36</p> <p style="text-align: center;">Rights of Children</p>
<p>4 የክልሉ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከመገንጠል ድረስ ያለ መብት በሥራ ላይ የሚወለድ፡-</p>	<p>1. Every child has the right:</p>
<p>ሀ) የመገንጠል ጥያቄ በብሔር፣ በብሔረሰቡ ወይም በሕዝቡ የሕግ አውጪ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ የድምፅ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ፤</p>	<p>a. To life;</p>
<p>ለ) የፌዴራሉ መንግሥት የብሔር፣ የብሔረሰቡ ወይም የሕዝቡ ምክር ቤት የመገንጠል ውሳኔው በደረሰው በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠያቂው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ሕዝብ ውሳኔ ሲያደራጅ፤</p>	<p>b. To a name and nationality;</p>
	<p>c. To know and be cared for by his or her parents or legal guardians;</p> <p>d. Not to be subject to exploitative practices, neither to be required nor permitted to perform work which may be hazardous or harmful to his or her education, health or</p>

<p>ሐ) የመገንጠል ጥያቄ በሕዝብ ውሳኔው በአብላጫ ድምፅ ሲደገፍ፤</p>	<p>well-being;</p> <p>e. To be free of corporal punishment or cruel and inhumane treatment in schools and other institutions responsible for the care of children.</p>
<p>መ) የፌዴራሉ መንግሥት መገንጠሉን ለመረጠው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ምክር ቤት ሥልጣኑን ሲያስረክብ፤</p>	<p>2. In all actions concerning children undertaken by public and private welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the primary consideration shall be the best interest of the child.</p>
<p>ሠ) በሕግ በሚወሰነው መሰረት የንብረት ክፍፍል ሲደረግ ነው፡፡</p>	<p>3) Juvenile offenders admitted to corrective or rehabilitative institutions, and juveniles who become wards of the State or who are placed in public or private orphanages, shall be kept separately from adults.</p>
<p>5 በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች በማንኛውም ጊዜ የየራሳቸውን ክልል የማቋቋም መብት አላቸው፡፡</p>	<p>4) Children born out of wedlock shall have the same rights as children born of wedlock.</p>
<p>6 የማንኛውም ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዝብ የራሱን ክልል የመመሥረት መብት ሥራ ላይ የሚውለው፤</p>	<p>5) The State shall accord special protection to orphans and shall encourage the establishment of institutions which ensure and promote their adoption and advance their welfare, and education.</p>
<p>ሀ) የክልል መመሥረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም በሕዝቡ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥና ጥያቄው በጽሑፍ ለክልሉ ምክር ቤት ሲቀርብ፤</p>	<p>Article 37</p>
<p>ለ) ጥያቄው የቀረበለት የክልል ምክር ቤት ጥያቄው በደረሰው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ሕዝብ-ውሳኔ ሲያደራጅ፤</p>	<p>Right of Access to Justice</p>
<p>ሐ) ክልል የመመሥረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም በሕዝቡ ሕዝብ ውሳኔ በአብላጫ ድምፅ ሲደገፍ፤</p>	<p>1. Everyone has the right to bring a justiciable matter to, and to obtain a decision or judgment by, a court of law or any other competent body with judicial</p>
<p>መ) የክልሉ ምክር ቤት ሥልጣኑን ለጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ሲያስረክብ፤</p>	
<p>ሠ) በሕዝብ ውሳኔ የሚፈጠረው አዲስ ክልል ጥያቄ</p>	

ማቅረብ ሳያስፈልገው በቀጥታ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባል ሲሆን ነው፡፡

7 በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ «የክልሉ ብሔር፤ ብሔረሰብ፤ ሕዝብ» ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተገለጸውን ባህርይ የሚያሳይ ማኅበረሰብ ነው፡፡ ሰፊ ያለ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባሕል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው፤ ሊግባቡበት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው፤ የጋራ ወይም የተዛመደ ሕልውና አለን ብለው የሚያምኑ፤ የሥነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው፡፡

አንቀጽ ፵

የንብረት መብት

1 ማንኛውም በክልሉ የሚኖር ኢትዮጵያዊ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ይከበርለታል። ይህ መብት የሕዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በሕግ እስካልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመጠቀም ወይም የሌሎችን ዜጎች መብቶች እስካልተቃረነ ድረስ ንብረትን የመሸጥ፤ የማውረስ ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብቶችን ያካትታል፡፡

2 ለዚህ አንቀጽ ዓላማ "የግል ንብረት" ማለት ማንኛውም በክልሉና ከክልሉ ውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ወይም ሕጋዊ ሰውነት በሕግ የተሰጣቸው አገር አቀፋዊ ወይም ክልላዊ ማኅበራት ወይም አግባብ በአላቸው ሁኔታዎች በሕግ በተለየ በጋራ የንብረት ባለቤት እንዲሆኑ የተፈቀደላቸው ማኅበረሰቦች በጉልበታቸው፤ በፈጠራ ችሎታቸው ወይም በካፒታላቸው ያፈሩት ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ያለው ውጤት ነው፡፡

3 የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት

power.

2. The decision or judgment referred to under sub-Article 1 of this Article may also be sought by:

a. Any association representing the Collective or individual interest of its members; or

b. Any group or person who is a member of, or represents a group with similar interests.

Article 38

The Right to Vote and to be Elected

1. Every Ethiopian national, without any discrimination based on colour, race, nation, nationality, sex, language, religion, political or other opinion or other status, has the following rights:

a. To take part in the conduct of public affairs, directly and through freely chosen representatives;

b. On the attainment of 18 years of age, to vote and 21 years of age. To be elected in accordance with law;

c. To vote and to be elected at periodic elections to

መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የክልሉ ሕዝብ የጋራ ንብረት ነው።
4 የክልሉ አርሶ አደሮች መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብታቸው የተከበረ ነው። አፈጻጸሙን በተመለከተ ዝርዝር ሕግ ይወጣል።
5 የክልሉ አርብቶ አደሮች ለግጥም ሆነ ለእርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነፃ የማግኘት፣ የመጠቀምና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብት አላቸው። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
6 የመሬት ባለቤትነት የሕዝቦች መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለግል ባለሀብቶች በሕግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
7 ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጉልበቱ ወይም በገንዘቡ በመሬት ላይ ለሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ለሚያደርገው ቋሚ መሻሻል ሙሉ መብት አለው። ይህ መብት የመሸጥ፣ የመለወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ንብረቱን የማንሳት፣ ባለቤትነቱን የማዛወር ወይም የካሳ ክፍያ የመጠየቅ መብትን ያካትታል። ዝርዝር አፈጻጸሙ በሕግ ይወሰናል።
8 የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረትን ለመውሰድ ይችላል።

any office at any level of government; elections shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

2. The right of everyone to be a member of his own will in a political organization, labour union, trade organization, or employers' or professional association shall be respected if he or she meets the special and general requirements stipulated by such organization.

3. Elections to positions of responsibility with any of the organizations referred to under sub-Article 2 of this Article shall be conducted in a free and democratic manner.

4. The provisions of sub-Articles 2 and 3 of this Article shall apply to civic organizations which significantly affect the public interest.

Article 39

The Rights of Nations, Nationalities and Peoples of the South Ethiopia Region

In accordance with the provisions of the Ethiopian Federal Democratic Republic constitution, the Nations, Nationalities and Peoples of the Regional State have unconditional right of self-determination, including to secession. Accordingly, Nations, Nationalities and people have the right to:-

አንቀጽ ፵፱
የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የባሕል መብቶች
1 ማንኛውም የክልሉ ነዋሪና በክልሉ ውስጥ ለመኖር

<p>የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ በክልሉ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሰማራትና ለመተዳደሪያው የመረጠውን ሥራ የመሥራት መብት አለው፡፡</p>	<p>1. Preserve its identity and have it respected, promote and preserve its heritage, artifact and history, and use and develop its own language and culture;</p>
<p>2 ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ መተዳደሪያውን፣ ሥራውንና ሙያውን የመምረጥ መብት አለው፡፡</p>	<p>2. Administer its own affairs within its own defined territory and effectively, impartially, and justly participate in the activities of the Federal government;</p>
<p>3 የክልሉ ነዋሪዎች ሁሉ በመንግሥት ገንዘብ በሚካሄዱ ማኅበራዊ አገልግሎቶች በእኩልነት የመጠቀም መብት አላቸው፡፡</p>	<p>3. Establish its own governmental organizations pertinent to its geographical settlement and get fair representation in the State and Federal administration.</p>
<p>4 የክልሉ መንግሥት የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች የማኅበራዊ አገልግሎቶች ለሕዝብ ለማቅረብ በየጊዜው እየጨመረ የሚሄድ ሀብት ይመድባል፡፡</p>	<p>4. The right to self-determination, including secession, of every Nation, Nationality and People in the South Ethiopia Regional State can be exercised:-</p>
<p>5 የክልሉ መንግሥት የአካል እና የአዕምሮ ጉዳተኞችን፣ አረጋዊያንና ያለወላጅ ወይም ያለአሳዳጊ የቀሩ ሕፃናትን ለማቋቋምና ለመርዳት የክልሉ የኢኮኖሚ አቅም በፈቀደው ደረጃ እንክብካቤ ያደርጋል፡፡</p>	<p>a. When a demand for secession has been approved by a two-thirds majority of the members of the Legislative Council of the concerned Nation, Nationality or People;</p>
<p>6 የክልሉ መንግሥት ለሥራ አጠቃቀም ለኢኮኖሚ ጥገኞች ሥራ ለመፍጠር የሚያስችል ፖሊሲ ይከተላል፤ እንዲሁም በሚያካሂደው የሥራ ዘርፍ ውስጥ የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሥራ ኘርግራፎችን ያወጣል፤ ኘርጂክቶችን ያካሄዳል፡፡</p>	<p>b. When the Federal Government has organized a referendum which must take place within three years from the time it received the concerned</p>
<p>7 የክልሉ መንግሥት ለክልሉ ነዋሪዎች ጠቃሚ ሥራ የማግኘት ዕድላቸው እየሰፋ እንዲሄድ ለማድረግ አስፈላጊ እርምጃዎችን ይወስዳል፡፡</p>	
<p>8 በክልሉ አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች በየጊዜው እየተሻሻለ የሚሄድ ኑሮ ለመኖር የሚያስችላቸውና ለብሔራዊ ሀብት ካደረጉት የምርት አስተዋጽኦ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተገቢ ዋጋ ለምርት ውጤቶቻቸው የማግኘት መብት አላቸው። መንግሥት የኢኮኖሚ የማኅበራዊና የልማት ፖሊሲዎችን በሚተልምበት ጊዜ በዚህ ዓላማ መመራት አለበት፡፡</p>	

<p>9 የክልሉ መንግሥት የባሕልና የታሪክ ቅርሶችን የመንከባከብና ለሥነጥበብና ለስፖርት መስፋፋት አስተዋፅዖ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡</p>	<p>council's decision for secession;</p>
<p>አንቀጽ ፵2</p>	<p>c. When the demand for secession is supported by majority vote in the referendum;</p>
<p>የሠራተኞች መብት</p>	
<p>1 የፋብሪካና የአገልግሎት ሠራተኞች፣ ገበሬዎች፣ የእርሻ ሠራተኞች፣ ሌሎች የገጠር ሠራተኞች፣ ከተወሰነ የኃላፊነት ደረጃ በታች ያሉና የሥራ ጠባያቸው የሚፈቅድላቸው የመንግሥት ሠራተኞች፡-</p>	<p>d. When the Federal Government transferred power to the council of the Nation, Nationality or People that demanded secession/who has voted to secede; and</p>
<p>ሀ) የሥራና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በማጎበር የመደራጀት መብት አላቸው። ይህ መብት የሠራተኛ ማጎበራትንና ሌሎች ማጎበራትን የማደራጀት፣ ከአሠሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነኩ ሌሎች ድርጅቶች ጋር የመደራደር መብትን ያካትታል፡፡</p>	<p>e. When the division of assets is effected in accordance with the law.</p>
<p>ለ) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (ሀ) የተመለከቱት የሠራተኛ ክፍሎች ሥራ ማቆምን ጨምሮ ቅሬታቸውን የማስማት መብት አላቸው፡፡</p>	<p>5. Nations, Nationalities and Peoples within the States have the right to establish, at any time, their own State.</p>
<p>ሐ) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (ሀ) እና (ለ) መሰረት እውቅና ባገኙት መብቶች ለመጠቀም የሚችሉት የመንግሥት ሠራተኞች በሕግ ይወሰናሉ፡፡</p>	<p>6. The right of any Nation, Nationality or People to form its own state is exercisable under the following procedures:</p>
<p>መ) ሴቶች ሠራተኞች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡</p>	<p>a. When the demand for statehood has been approved by a two-thirds majority of the members of the Council of the Nation, Nationality or People concerned, and the demand is presented in writing to the State Council;</p>
<p>2 ሠራተኞች በአግባቡ የተወሰነ የሥራ ሰዓት እረፍት የመዝናኛ ጊዜ፣ በየጊዜው ከክፍያ ጋር የሚሰጡ የዕረፍት ቀናት፣ ደመወዝ የሚከፈልባቸው የሕዝብ በዓላት</p>	<p>b. When the Council that received the demand has organized a referendum within one year to be held in the Nation, Nationality or People that made the demand;</p> <p>c. When the demand for statehood is supported by a</p>

<p>እንዲሁም ጤናማና አደጋ የማያደርስ የሥራ አካባቢ የማግኘት መብት አላቸው፡፡</p>	<p>majority vote in the referendum;</p>
<p>3 እነዚህን መብቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጡ ሕጎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት እውቅና ያገኙትን መብቶች ሳይቀንሱ የተጠቀሱት ዓይነት የሠራተኛ ማኅበራት ስለሚቋቋሙበትና የጋራ ድርድር ስለሚካሄድበት ሥርዓት ይደነግጋሉ፡፡</p>	<p>d. When the State Council will have transferred its powers to the Nation, Nationality or People that made the demand; and</p>
	<p>e. When the new State created by the referendum without any need for application, directly becomes a member of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.</p>
<p><u>አንቀጽ ፵3</u></p>	<p>7. Nation, Nationality or People" for the purpose of this Constitution , is a group of people who have or share large measure of a common culture or similar customs, mutual intelligibility of language, belief in a common or related identities, a common psychological make-up, and who inhabit an identifiable, predominantly contiguous territory.</p>
<p><u>የልማት መብት</u></p>	
<p>1 የክልሉ ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻልና የማያቋርጥ እድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡</p>	
<p>2 የክልሉ ነዋሪዎች በብሔራዊና ክልላዊ ልማት የመሳተፍ በተለይም አባል የሆኑበትን ማኅበረሰብ የሚመለከቱ ፖሊሲዎችና ኘሮጀክቶች ላይ ሀሳባቸውን እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡</p>	
<p>3 የልማት አንቅስቃሴ ዋና ዓላማ የዜጎችን እድገትና መሠረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት ይሆናል፡፡</p>	<p>Article 40</p>
	<p>The Right to Property</p>
<p><u>አንቀጽ ፵4</u></p>	
<p><u>የአካባቢ ደህንነት መብት</u></p>	
<p>1 ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ንጹህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው፡፡</p>	<p>1. The right of every dweller of the state to own private property shall be respected. Unless prescribed otherwise by law on account of public interest, this right shall include the right to acquire, to use and, in a manner compatible with the rights of other citizens, to dispose of such property by sale</p>

2 የክልሉ መንግሥት በሚያካሄዳቸው ነገራዎች ምክንያት የተፈናቀሉ ወይም ኑሮአቸው የተነካባቸው ሰዎች ሁሉ በመንግሥት ተመጣጣኝ ድጋፍ ወደ ሌላ አካባቢ መዘዋወርን ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆነ የገንዘብ ወይም ሌላ አማራጭ ማካካሻ የማግኘት መብት አላቸው፡፡

or bequest or to transfer it otherwise.

ምዕራፍ አራት

የክልሉ መንግሥት አደረጃጀትና የሥልጣን ክፍፍል

ክፍል አንድ

የክልሉ መንግሥት አደረጃጀት

አንቀጽ ፵5

የክልሉ መንግሥት መሥራች አባላት

2. "Private property", for the purpose of this Article, shall mean any tangible or intangible product which has value and is produced by the labour, creativity, enterprise or capital of an individual citizen, associations which enjoy juridical personality under the law, or in appropriate circumstances, by communities specifically empowered by law to own property in common.

3. The right to ownership of rural and urban land, as well as of all natural resources, is exclusively vested in the State and in the people. Land is a common property of the Peoples of the Regional State and shall not be subject to sale or to other means of exchange.

4. The farmers of the State have right to obtain land without payment and the protection against eviction from their possession. The implementation of this provision shall be specified by law.

5. The nomads of the State have the right to get the land necessary for farming or grazing free of charge and not to be displaced from their own lands. The implementation shall be determined by law.

6. Without prejudice to the exclusive right of People to the ownership of land, the State shall ensure the right of private investors to the use of land on the basis of payment arrangements to be determined by

1 የክልሉ መንግሥት መሥራች አባላት የሚከተሉት ናቸው፡፡

ሀ/ ዎላይታ ዞን

ለ/ ጋሞ ዞን

ሐ/ ጌዴኦ ዞን

መ/ ጎፋ ዞን

ሠ/ ደቡብ ኦሞ ዞን

ረ/ ኮንሶ ዞን

ሰ/ አማር ልዩ ወረዳ
ሸ/ ዲራጌ ልዩ ወረዳ
ቀ/ ቡርጂ ልዩ ወረዳ
በ/ ባስኬቶ ልዩ ወረዳ
ተ/ ጅሌ ልዩ ወረዳ

2 ሁሉም የክልሉ መንግሥት መሥራች አባላት እኩል እውቅና፣ መብትና ሥልጣን አላቸው፡፡

አንቀጽ ፵6

የክልሉ አስተዳደር እርከኖች

1 የክልሉ መንግሥት በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ፣ በከተማ አስተዳደር እና በቀበሌ የተዋቀረ ነው፡፡

2 የዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵7 ንዑስ አንቀጽ 6 ድንጋጌ አንደተጠበቁ ሆኖ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሕግ መሰረት የሚቋቋሙ የየራሳቸው የዞን ወይም የወረዳ አስተዳደር ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ፵7

አዳዲስ አደረጃጀቶችን ስለመመስረት

1 በክልሉ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት የራሳቸውን የአደረጃጀት መዋቅር የማቋቋም መብት አላቸው፤

2 የክልሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስ ክልል የመመስረት መብት ሥራ ላይ የሚወለዱ በዚህ ሕገ

law. Particulars shall be determined by law.

7. Any Ethiopian shall have the full right to the immovable property he builds and to the permanent improvements he brings about on the land by his labour or capital. This right shall include the right to alienate, to bequeath, and, where the right of use expires, to remove his property, transfer his title, or claim compensation for it. Particulars shall be determined by law.

8. Without prejudice to the right to private property, the Regional State may expropriate private property for public purposes subject to payment in advance of compensation commensurate to the value of the property.

Article 41

Economic, Social and Cultural Rights

1. Any inhabitant of the state and any Ethiopian who wishes to live in the state has the right to engage freely in any economic activity and to pursue occupation of his choice for his livelihood.

2. Any dweller of the state has the right to choose his means of livelihood, occupation and profession.

3. All inhabitants of the State have the right to equal access to publicly funded social services.

4. The Regional State has an obligation to allocate an ever increasing budget to provide with to the public health, education and other social services.

<p>መንግሥት በአንቀጽ ፴፱ በተደነገገው አግባብ ይሆናል፡፡</p>
<p>3 በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 2 በተደነገገው መሰረት በክልል የመደራጀት ጥያቄ የቀረበለት የክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ በደረሰው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ምላሽ ካልሰጠ ወይም ጠያቂው በተሰጠው ምላሽ ካልተስማማ የጠያቂው ሕዝብ ምክር ቤት ተገቢውን የሕግ አግባብ ተከትሎ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አለው፤</p>
<p>4 በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት አዲስ ክልል የተመሰረተ እንደሆነ በነባሩ ክልል እና አዲስ በሚደራጀው ክልል የሚኖረው የጋራ ሀብት ወይም የንብረትና ዕዳ ክፍፍል የሀገሪቱን የንብረት ሕግ፣ የፋይናንስ ሕግ እና ሲተዳደሩበት የነበረውን የበጀት ቀመር አጠቃቀም የተከተለ ሆኖ ርትዕ፣ ፍትህ እና ሌሎች ተቀባይነት ያላቸውን ሚዛናዊ መርሆዎችን የተከተለ ይሆናል፤</p>
<p>5 በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 4 የተደነገገው ቢኖርም በነባሩ ክልል እና አዲስ በሚደራጀው ክልል መካከል የሚደረግ የተሻለ የሕግ ስምምነትን አያስቀርም፤</p>
<p>6 ከክልል በታች የሚነሱ የአደረጃጀት እና የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙት የሕዝቦችን ፈቃድ መሰረት ባደረገ መልኩ የክልሉ ምክር ቤት በሚያወጣው ሕግ ይወሰናል፡፡</p>
<p style="text-align: center;">ክፍል ሁለት</p>
<p>የክልሉ መንግሥት አካላት እና የሥልጣን ክፍፍል</p>

5. The Regional State shall allocate, as far as economic condition permit, resources to provide rehabilitation and assistance to the physically and mentally disabled, the aged, and to children who are left without parents or guardian.

6. The Regional State shall pursue policies that aim at creating job opportunities for the unemployed and the economic dependents and shall accordingly undertake programmes and project that creat job opportunities.

7. The Regional State shall take the necessary steps to widen opportunities for the inhabitants of the state to find gainful employment.

8. Farmers and Nomades have the right to receive fair price for their products, that would lead to improvement in their conditions of life and to enable them to obtain an equitable share of the national wealth commensurate with their contribution. The Regional state shall be guided by this objective when formulating economic, social and development policies.

9. The Regional State has the responsibility to protect and preserve cultural and historical antiquities and to contribute to the promotion of the arts and sports.

<u>አንቀጽ ፵፩</u>	Article 42
<u>የክልሉ መንግሥት የሥልጣን አካላት</u>	Rights of Labour
<p>1 የክልሉ መንግሥት የሕግ አውጪነት፤ የሕግ አስፈጻሚነትና የዳኝነት ሥልጣን አለው፡፡</p> <p>2 የክልሉ የመንግሥት ሕግ አውጭ አካል የክልሉ ምክር ቤት ሲሆን የክልሉ መንግሥት ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተጠሪነቱ ለወከለው ሕዝብ ነው፡፡</p> <p>3 የክልሉ ከፍተኛ ሕግ አስፈጻሚ አካል የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም ለክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡</p> <p>4 የክልል የዳኝነት ሥልጣን የክልሉ ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው፡፡</p>	<p>1. Factory and service workers, farmers, farm labourers, other rural workers and government employees whose work compatibility allows for it and who are below a certain level of responsibility :-</p>
<u>አንቀጽ ፵፩</u>	
<u>የክልሉ መንግሥት የሥልጣን ክፍፍል መርህ</u>	
<p>በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ብዝሃነትን ባማከለ መልኩ በእኩል እዉቅና፣ ተመጣጣኝና ፍትሃዊ ሥልጣን የማግኘት መብት አላቸው፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>a. Have the right to form associations to improve their conditions of employment and economic well-being. This right includes the right to form trade unions and other associations to bargain collectively with employers or other organizations that affect their interests.</p>
	<p>b. The categories of workers mentioned in paragraph (a) of this sub-Article have the right to express grievances, including the right to strike.</p>
<u>አንቀጽ ፶</u>	
<u>የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር</u>	
<p>1 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ውስጥ በውል ተለይተው ለፌዴራሉ መንግሥት ወይም ለፌዴራሉ መንግሥትና ለክልሉ መንግሥት በጋራ ከተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ውጭ ያለ ማናቸውም</p>	<p>c. Government employees who enjoy the rights provided under paragraphs (a) and b) of this sub - Article shall be determined by law.</p> <p>d. Women workers have the right to equal pay for equal work.</p>

<p>ሥልጣንና ተግባር የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር ይሆናል፡፡</p>	
<p>2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልል መንግሥቱ፡ -</p>	<p>2. Workers have the right to reasonable limitation of working hours, to rest, to leisure, to periodic leaves with pay, to remuneration for public holidays as well as a healthy and safe work environment.</p>
<p>ሀ. የክልሉ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ልማት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና እቅድ ያወጣል፣ ያስፈጽማል፤</p>	
<p>ለ. የክልሉን ሕገ-መንግሥትና ሌሎች ሕጎችን ያወጣል ያስፈጽማል፤</p>	<p>3. Without prejudice to the rights recognized under sub - Article 1 of this Article, laws enacted for the implementation of such rights shall establish procedures for the formation of trade unions and for the regulation of the collective bargaining process.</p>
<p>ሐ. የፌዴራሉ መንግሥት በሚያወጣው ሕግ መሰረት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን ያስተዳድራል፤</p>	
<p>መ. ራስን በራስ ማስተዳደርን ዓላማው ያደረገ ክልላዊ መስተዳድር ያዋቅራል፣ የሕግ የበላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ይገነባል፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥትንና ይህንን ሕገ-መንግሥት ይጠብቃል፣ ይከላከላል፤</p>	
<p>ሠ. የክልሉን መስተዳድር ሠራተኞች አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎች በተመለከተ ሕግ ያወጣል፣ ያስፈጽማል፣ ይህን በሚያስፈጽምበት ጊዜ የሀገሪቱን የትምህርት፣ የስልጠናና የልምድ መመዘኛዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ይኖርበታል፤</p>	<p>Article 43</p> <p>The Right to Development</p>
<p>ረ. የክልሉን የፖሊስ ኃይል ያደራጃል፣ ይመራል፣ የክልሉን ሠላምና ጸጥታ ይጠብቃል፤</p>	
<p>ሰ. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፳8 ንዑስ አንቀጽ 1 ካና የዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፳8 ድንጋጌዎች አንደተጠበቁ ሆኖ</p>	<p>1. The inhabitants of the State have the right to improved living standards and to sustainable development.</p> <p>2. The inhabitants of the State have the right to participate in national development activities. Particularly, to be consulted on the policies and projects affecting the community in which they are members.</p> <p>3. The main objectives of the development activities</p>

<p>በሕግ መሰረት ምህረት ወይም ይቅርታ ያደርጋል፤</p>	<p>of the State shall be to enhance the capacity of the Region’s inhabitants for development and to meet their basic needs.</p>
<p>ሸ. ለክልሉ በተወሰነው የገቢ ምንጭ ግብርና ሌሎች ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ የራሱን በጀት ያወጣል፤ ያስፈፅማል፤</p>	<p>Article 44</p>
<p>ቀ. የክልል መስተዳድሩና የግል ድርጅቶች ተቀጣሪዎች ላይ የሥራ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤</p>	<p>Environmental Rights</p>
<p>በ. የገጠር መሬት መጠየቂያ ክፍያን ይወስናል፤ ይሰበስባል፡፡</p>	<p>1. The inhabitants of the State have the right to a clean and healthy environment.</p>
<p>ተ. የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤</p>	<p>2. All persons who have been displaced or whose livelihoods have been adversely affected as a result of the Regional State programmes shall have the right to commensurate monetary or alternative means of compensation, including relocation with appropriate State assistance.</p>
<p>ቸ. በክልሉ ውስጥ በግል ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ በክልል መስተዳድሩ በባለቤትነት ሥር ባሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ላይ ኪራይ ያስከፍላል፤</p>	
<p>ኀ. በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ የልማት ድርጅቶች ላይ የንግድ ትርፍ፣ የሥራ ግብርና የሽያጭና የኤክሳይዝ ታክሶችን ይጠላል፤ ይሰበስባል፤</p>	<p>CHAPTER FOUR</p>
<p>ነ. በክልሉ በሚገኙ ግለሰብ ነጋዴዎች ላይ የንግድ ትርፍ ግብርና የሽያጭ ታክስ ይጥላል፤ ይሰበስባል፤</p>	<p>STRUCTURE OF THE REGIONAL STATE AND DIVISION OF POWER</p>
<p>ኘ. በክልሉ ውስጥ በውሃ ላይ በሚደረግ ትራንስፖርት በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤</p>	<p>PART ONE</p>
<p>አ. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፺8 ንዑስ አንቀጽ 3 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ በማዕድን ሥራዎች ላይ የማዕድን ገቢ ግብር፣ የሮያሊቲና የመሬት ኪራይ ክፍያዎችን ይጥላል፤</p>	<p>STRUCTURE OF THE REGIONAL STATE</p>
	<p>Article 45</p>
	<p>Founding Members of the Regional State</p>
	<p>1. The founding members of the Regional State are as</p>

ይሰበስባል፤

ከ. ከፌዴራሉ መንግሥት ጋር፡-

ሀ. በጋራ ከሚያቋቁሟቸው የልማት ድርጅቶች የሚገኘውን የንግድ ትርፍ ግብር፣ የሠራ ግብር፣ የሽያጭና የኤክሳይዝ ታክሶችን በሕጉ መሰረት ይካፈላል፤

ለ. ከድርጅቶች የንግድ ትርፍና ከባለአክሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ ግብርና የሽያጭ ታክሶችን በሕጉ መሰረት ይካፈላል፤

ሐ. ከከፍተኛ የማዕድን ሥራዎችና ከማናቸውም የፔትሮሊየምና የጋዝ ሥራዎች የሚገኘውን የገቢ ግብርና የሮያሊቲ ክፍያዎች በሕጉ መሰረት ይካፈላል፡፡

ኸ. በክልል መስተዳድሩ አካላት ከሚሰጡ ፈቃዶችና አገልግሎቶች የሚመነጩ ክፍያዎችን ይወስናል ይሰበስባል፤

ወ. ከደን የሚገኘውን የሮያሊቲ ክፍያ ይወስናል፤ ይሰበስባል፤

ዐ. በክልሉ ውስጥ ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፡፡

3 የክልሉ መንግሥት በዚህ አንቀጽ ከተቀመጠው ሥልጣንና ተግባር ውስጥ እንደአስፈላጊነቱ ለበታች የአስተዳደር እርከኖች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡

follows.

A/ Wolaita Zone

B/ Gamo Zone

C/ Gedeo Zone

D/ Gofa Zone

E/ South Omo Zone

F/ Konso Zone

G/ Amaro Special Woreda

H/ Dirashe Special Woreda

I/ Burji Special Woreda

J / Basketo Special Woreda

K/ Allie Special Woreda

2. All the founding members of the Regional State shall have equal recognition, rights and powers.

Article 46

Administrative Hierarchies of the Regional State

1. The Regional State is organized with Regional, Zonal, Woreda, City administration, and kebele levels governans.

2. Consistent with the provision of sub-Article 6 of

	<p>Article 47 of this Constitution the Nations, Nationalities and Peoples in the Region shall have their own zonal or woreda administration in accordance with law. The particulars shall be determined by law.</p>
<p><u>ምዕራፍ አምስት</u></p>	<p>Article 47</p> <p>Forming New Structures</p>
<p><u>የክልሉ መንግሥት ምክር ቤቶች</u></p>	
<p><u>ክፍል አንድ</u></p>	<p>Forming New Structures</p>
<p><u>ጠቅላላ</u></p>	
<p><u>አንቀጽ ፶1</u></p>	<p>1. The Nations, Nationalities and Peoples in the Region shall have the right to establish their own organizational structure according to this constitution;</p>
<p><u>የክልሉ መንግሥት ምክር ቤቶች</u></p>	<p>2. The right of the Nations, Nationalities and Peoples of the Region to form its own state is exercisable in accordance with the provisions of Article 39 of this Constitution.</p>
<p>የክልሉ መንግሥት ሁለት ምክር ቤቶች ይኖሩታል፡፡ እነዚህም የክልሉ ምክር ቤት እና የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ናቸው፡፡</p>	<p>3. In accordance with the provisions of sub-Article 2 of this Article, if the State Council has not organized the referendum within one year of receiving the request, or if the requester does not agree with the response, the demanding council shall have the right to appeal to the House of Federation.</p>
<p><u>አንቀጽ ፶2</u></p>	<p>4. If a new Region is established in accordance with sub-Article 3 of this Article, the distribution of common wealth or property and debt in the existing Region and the newly organized Region shall follow the Country's property law, financial law, and the budget formula used in the administration,</p>
<p><u>የምክር ቤቶች የወል ድንጋጌዎች</u></p>	
<p>1 የክልሉ ምክር ቤት እና የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት የየራሳቸውን የበጀት ዓመት የመጀመሪያ ስብሰባ ከማድረጋቸው አስቀድመው ዓመታዊ የጋራ መክፈቻ ስብሰባቸውን በአዲስ ዓመት የመጀመሪያ ወር ላይ ያደርጋሉ፡፡</p>	
<p>2 እያንዳንዱ ምክር ቤት፡-</p>	
<p>ሀ/ የራሱን አፈ ጉባዔ እና ምክትል አፈ ጉባዔ በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት በምርጫ ይሰይማል፡፡ ለሥራ የሚያስፈልጉትን ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎችን ያዋቅራል፡፡</p>	

<p>ለ/ የሥራ ዘመን አንድ የምርጫ ዘመን ይሆናል፡፡ ምክር ቤቱ ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ ይሰበሰባል፡፡</p>	<p>and shall follow the principles of equity, justice and other accepted principles of balance ;</p>
<p>3 የእያንዳንዱ የምክር ቤት አባል፡-</p>	<p>5. Notwithstanding the provisions of sub-Article 4 of this Article, it does not preclude a better legal agreement between the existing Region and the newly organized Region;</p>
<p>ሀ/ በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ድምፅ ወይም አስተያየት ምክንያት አይከሰስም፤ አስተዳደራዊ እርምጃም አይወሰድበትም፡፡</p>	
<p>ለ/ ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም፤ በወንጀልም አይከሰስም፡፡</p>	<p>6. The request to form administrative structure below the Regional hierarchy shall be answered based on the consent of the people concerned upon the law enacted by the State Council.</p>
<p>ሐ/ የመረጠው ሕዝብ አመኔታ ባጣበት ጊዜ በሕግ መሰረት ከምክር ቤት አባልነቱ ይወገዳል፡፡</p>	
<p>መ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3(ሐ) ላይ የተደነገገው እንደአግባብነቱ በየደረጃው በሚገኙ ምክር ቤቶች ተፈጻሚነት አለው፡፡</p>	
<p>ሠ/ አንድ ሰዓ. በአንድ ጊዜ የክልሉ ምክር ቤት እና የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት አባል ሊሆን አይችልም፡፡</p>	<p style="text-align: center;">PART TWO</p> <p style="text-align: center;">Regional State Bodies and Division of Powers</p>
	<p style="text-align: center;">Article 48</p>
	<p style="text-align: center;">Regional State Bodies</p>
<p style="text-align: center;"><u>ክፍል ሁለት</u></p>	<p>1. The state government has legislative, executive and judicial powers.</p> <p>2. The State Council is the legislative body of the State; it is the highest authority of the Regional</p>

ሰለክልሉ ምክር ቤት

አንቀጽ ፶፮

ሰለክልሉ ምክር ቤት አባላት

State and is accountable to the people whom it represents.

3. The Executive Council is the highest State organ and is accountable to the State Council.

4. The State's judicale power shall execusively be vested in the Region's Courts.

Article 49
The Principle of Division of Powers of the Regional State

The nations, nationalities and peoples in the region have the right to equal recognition, proportional and fair power distrubition in concederation of the diversity. The particulars shall be determined by law.

Article 50
Powers and Functions of the Regional State

1. All powers and functions except those dully and explicitly reserved to the Federal State or otherwise to the Federal and Regional States in common within the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall henceforth be the powers and functions of the Regional State

1 የክልሉ ምክር ቤት አባላት ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በምስጢር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ ይመረጣሉ፡፡

2 የምክር ቤት አባላት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል አብላጫ ድምፅ ያገኘ ተወዳዳሪ አሸናፊ በሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት ይመረጣሉ፡፡ የተለየ ውክልና የሚያስፈልጋቸው ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ቁጥር መሰረት በማድረግ የሚወሰን ይሆናል፡፡ ዝርዝሩ የክልሉ ምክር ቤት በሚያወጣው ሕግ መሰረት ይወሰናል፡፡

3 የክልሉ ምክር ቤት አባላት የመላው የክልሉ ሕዝብ ተወካዮች ናቸው፡፡ ተገዥነታቸውም ፡-

ሀ/ ለሕገ መንግሥቱ፤

ለ/ ለሕዝብ እና

ሐ/ ለሕሊናቸው ብቻ ይሆናል፡፡

4 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ያሉ ድንጋጌዎች እንደ አግባብነታቸው በየደረጃው ለሚገኙ የምክር ቤት አባላት ተፈጻሚነት አላቸው፡፡

አንቀጽ ፶፯

የክልሉ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1 የክልሉ ምክር ቤት በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት የክልሉ

ከፍተኛ የሕግ አውጪ አካል ነው፡፡
2 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤት ነው፡፡
3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ድንጋጌዎች ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በተለይ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡፡

- ሀ) በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት የፌዴራሉን ሕገ መንግሥትና ሌሎች ሕጎችን የማይፀረሩ ልዩ ልዩ ሕጎችን ያወጣል፡፡
- ለ/ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵7 ንዑስ አንቀጽ 6 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ የአስተዳደር እርከኖችን ወይም የራስ በራስ አስተዳደር አካባቢዎችን በሕግ መሰረት ያቋቁማል፡፡
- ሐ/) የፌዴራል መንግሥት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ክልሉ ከሌሎች ክልል መንግስታት ጋር የሚደረገውን ስምምነት መርምሮ ያጸድቃል፤
- መ/ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ርዕሰ መስተዳድር ይመርጣል፡፡ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልል መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ሹመት ያጸድቃል፤
- ሠ) የዋና ኦዲተርና የቁጥጥር አካሉን ያቋቁማል፤
- ረ/ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤ የጸጥታና የፖሊስ ኃይሉን ያቋቁማል፤

2. Without prejudice to the provisions stipulated under sub-art. 1 of this Article , the Regional State:-

- a. Sets out the economic and social development policy, strategy and plan of the regional state and works towards their implementation thereof;
- b. Enacts and executes the constitution and other laws of the regional state;
- c. Administers land and natural resources, in accordance with laws enacted by the federal state;
- d. Constitutes a regional government on the basis and objective of self administration, establishes and builds up a democratic order, wherein the rule of law prevails, safeguards and defends the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia as well as this constitution;
- e. Enacts laws regarding working conditions of civil servants of the regional government and strives towards their implementation thereof, provided, however, that it shall take into account the standard criteria of the country in relation to education, training and working experience, while executing such laws;
- f. Organizes and directs the regional police force and thereby protects peace and

<p>ሰ/ የክልሉን የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲና ፕሮግራሞችን ያጸድቃል፤</p>	<p>security of the regional state;</p>
<p>ሸ/ የክልሉን የገቢ ምንጮች የሚመለከቱ ሕጎችን ያወጣል፡፡ ለክልሉ መንግሥት በተከለለው የገቢ ምንጭ በክልሉ ውስጥ ግብርና ታክስ ይጥላል፡፡ የክልሉን መንግሥት በጀት ያጸድቃል፡፡</p>	<p>g. Without prejudice to the provisions of art. 28 sub-arts 1 of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Art. 28 of this constitution, grants amnesty or pardon in accordance with law;</p>
<p>ቀ/ ለማኅበራዊ አገልግሎት መስፋፋትና ለኢኮኖሚያዊ ልማት መፋጠን አስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን ያቋቁማል፡፡</p>	<p>h. Levies and collects taxes and other duties on any source of revenue reserved to the jurisdiction of the regional state as well as prepares and issues its own budget na implements thereof;</p>
<p>በ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት እና ምክትል ፕሬዚደንት እና የክልሉ ዋና አዲተርና ምክትል ዋና አዲተር ሹመት በርዕስ መስተዳድሩ አቅራቢነት ያጸድቃል፤</p>	<p>i. Levies and collects income tax on and from the employees of the regional government and private enterprizes;</p>
<p>ተ/ የዳኞችን ሹመት በዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ አቅራቢነት ያጸድቃል፤</p>	<p>j. Determines and collects rural land userfees;</p>
<p></p>	<p></p>
<p>ቸ/ የክልሉን መንግሥት ሠራተኞች አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎችን በተመለከተ ሕግ ያወጣል፤</p>	<p></p>
<p>ጎ/ ለክልሉ መንግስት በተሰጠው ስልጣን መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣል፤</p>	<p></p>
<p>ነ/ የክልሉን ርዕስ መስተዳድርና ሌሎች የክልሉን መንግሥት ባለሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈጻሚውን አካል አሠራር ይመረምራል፤</p>	<p>l. Levies and collects tax on and from the revenue generated from houses and properties under private ownership situated in the regional state, and collects rental payments from houses and other forms of property under public ownership of the regional government;</p>
<p>ኘ/ በሕግ መሰረት ምህረት ያደርጋል፤</p>	<p>m. Levies and collects business profit, personal income, sales and excise taxes on and from development enterprizes operated under the ownership of the regional government;</p>
<p>አ/ የራሱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ</p>	<p></p>

ይወስናል፡፡
አንቀጽ ፶5
የፖለቲካ ሥልጣን
1 በክልሉ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ያደራጃል ወይም ያደራጃሉ፤ ይመራል ወይም ይመራሉ፤
2 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ እንደአግባብነቱ በየደረጃው ለሚገኙ አስተዳደር ምክር ቤቶች ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡
አንቀጽ ፶6
የአፈገባዬው ሥልጣንና ተግባር
አፈገባዬው፤ -
1 የምክር ቤቱን መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎች ይጠራል፤ ይመራል፤
2 ምክር ቤቱን በመወከል ጠቅላላ የአስተዳደር ሥራዎችን ይመራል፡፡
3 ምክር ቤቱ በአባሎቹ ላይ የወሰነውን የዲስፕሊን እርምጃ ያስፈጽማል፡፡
4 የምክር ቤቱን ጽሕፈት ቤት አደረጃጀት በሕግ ይወስናል፡፡
5 የምክር ቤቱን ቋሚና ጊዚያዊ ኮሚቴዎችን ያስተባብራል፡፡
6 በሕግ የተሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

n. Levy and collect profit and sales taxes on individual traders carrying out a business within the state;
o. Levy and collect taxes on income from transport services rendered on waters within the state;
p. Consistant with the provisions of sub-Article 3 of Article 98 of the Federal Constitution, State shall levy and collect taxes on income drived from mining operations, and royalties and land rentals on such operations;
q. Together with the federal state:-
a) Shares, in accordance with law, business profit, personal income, sales and excise taxes generated from development enterprises jointly established thereto;
b) Shares, in accordance with law, sales and other taxes derived from business profits of companies and dividends due to share-holders;
c) Shares, in accordance with law, income tax derived from large-scale mining and all petroleum and gas

አንቀጽ ፶፭

የምክትል አፈጉባዔው ሥልጣንና ተግባር

1 በአፈጉባዔው ተለይተው የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

2 አፈጉባዔው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤

አንቀጽ ፶፮

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜ እና የሥራ ዘመን

1 ከምክር ቤቱ አባላት ውስጥ ሁለት ሦስተኛው ከተገኘ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል፤

2 የክልሉ ምክር ቤት አባላት የሚመረጡት ለአምስት ዓመታት ነው፡፡ የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሄዶ ይጠናቀቃል፡፡ የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡

3 ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ አፈጉባዔው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፤

4 የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል፤ ሆኖም ስብሰባው በዝግ እንዲካሄድ በምክር ቤቱ አባላት ወይም በክልሉ አስፈጻሚ አካል ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ጥያቄውን ከደገፉ ምክር ቤቱ ዝግ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፡፡

አንቀጽ ፶፯

operations and royalties on such operations.

r. Determines and collects, fees generated from licensing and delivery of other services rendered by the organs of the regional government;

s. Fixes and collects royalty to be derived from forest resources;

t. Where natural calamity is faced or any disease endangering public health declares and implements state of emergency decree throughout the regional state.

3. The Regional State where it deems necessary, may delegate its power and functions to the next administrative hierarchies.

CHAPTER FIVE

THE COUNCILS

PART ONE

GENERAL

Article 51

The Councils

የክልሉ ምክር ቤት የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት

There shall be two Councils; the State Council and the Council of Nationalities.

1 በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ ተገልጾ በተለየ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም ውሳኔዎች የሚተላለፉት በስብሰባው ላይ ከተገኙት የምክር ቤት አባላት ውስጥ በአብላጫ ድምፅ ይሆናል፡፡

2 ምክር ቤቱ ውስጣዊ አሠራሩና የሕግ አወጣጡን ሂደት አስመልክቶ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል፡፡

Article 52
Common Provisions of the Councils

1. The State Council and the Council of Nationalities shall held joint session in the first month of the New Year before holding their respective annual session of the fiscal years.

አንቀጽ ፩

ሰለክልሉ ምክር ቤት መበተን

2. Each Council shall:

1 ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ ምክር ቤቱ የሥልጣን ዘመን ከማለቁ በፊት አዲስ ምርጫ ለማካሄድ በምክር ቤቱ ፈቃድ እንዲበተን ለማድረግ ይችላል፡፡

A/ Appoints his own Speaker and Deputy Speaker in the Council on behalf of the political organization or political organizations that has the majority of votes. As required, establishes permanent and ad hoc committees.

B/ The term of office shall be one election term. The council shall meet at least twice a year.

2 በጣምራ የክልሉን መንግሥት ሥልጣን የያዙ የፖለቲካ ድርጅቶች ጣምራነታቸው ፈርሶ በምክር ቤቱ የነበራቸውን አብላጫነት ያጡ እንደሆነ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተበትኖ በምክር ቤቱ ባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ሌላ ጣምራ መንግሥት በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ለመመስረት ርዕሰ መስተዳድሩ የፖለቲካ ድርጅቶችን ይጋብዛል፡፡ የፖለቲካ ድርጅቶቹ አዲስ መንግሥት ለመመስረት ወይም የነበረውን ጣምራነት ለመቀጠል ካልቻሉ የክልሉ ምክር ቤት ተበትኖ አዲስ ምርጫ ይደረጋል፡፡

3. Members of each council :

A/ No member of the Councils may be prosecuted on account of any vote he casts, or opinion he expresses in the council, or shall any administrative action be taken against any member on such

3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሰረት የክልሉ ምክር ቤት የተበተነ እንደሆነ ከስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲስ ምርጫ መደረግ አለበት፡፡

4 ምርጫው በተጠናቀቀ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አዲሱ የክልል ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡

<p>5 የክልሉ ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ ክልሉን የሚመራው ሥልጣን ይዞ የነበረው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች የዕለት ተዕለት የመንግሥት ሥራ ከማከናወንና ምርጫ ከማካሄድ በስተቀር አዲስ አዋጆችን፣ ደንቦችንና ድንጋጌዎችን ማውጣት ወይም ነባር ሕጎችንና ድንጋጌዎችን መሻርና ማሻሻል አይችልም፡፡</p>	<p>ground;</p>
<p>6 የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደ አግባብነቱ በዞን፣ በወረዳ፣ በከተማ አስተዳደር እና በቀበሌ ምክር ቤቶች ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡</p>	<p>B/ No member of the Councils may be arrested or prosecuted without the permission of the concerned Council except in the case of flagrante delicto;</p>
<p><u>ክፍል ሦስት</u></p>	<p>C/ May, in accordance with law, lose his mandate of representation upon lose of confidence by the electorate;</p>
<p><u>የብሔረሰቦች ምክር ቤት</u></p>	<p>D/ Sub article 3(c) of this article shall accordingly be applicable to councils of lower hierarchies;</p>
<p><u>አንቀጽ ፳1</u></p>	<p>E/ No one may be a member of the State Council and Council of Nationalities simultaneously.</p>
<p><u>የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባላት</u></p>	
<p>1 የብሔረሰቦች ምክር ቤት በክልሉ የሚገኙት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቢያንስ በሁለት አባላት የሚወከሉበት ምክር ቤት ነው፡፡</p>	
<p>2 እያንዳንዱ ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ በአንድ ሚሊዮን አንድ ተጨማሪ አባል ይወክላል፡፡</p>	
<hr/>	<p>PART TWO</p>
<hr/>	<p>STATE COUNCIL</p>
<p>3 የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባላት ከፌዴራል ሕዝብ ተወካዮች እና ክልል ምክር ቤት ተመራጭ ውጭ በየደረጃው ከሚገኙ ምክር ቤት ወይም በአስተዳደር ምክር ቤት ከየብሔረሰቡ የሚወከሉ አባላት ይሆናሉ፡፡ ውክልናቸው በሚመለከተው የዞን ወይም ወረዳ ምክር ቤት የጸደቀ መሆን ይኖርበታል፡፡</p>	<p>Article 53</p>
	<p>Members of the State Council</p>
	<p>1. Members of the State council shall be: Elected for a term of five years by free, direct and fair election conducted through secret ballot.</p>

አንቀጽ ፳2

የብሔረሰቦች ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

ምክር ቤቱ፤ -

1 የክልሉን ሕገ መንግሥት የመተርጎም ሥልጣን ይኖረዋል፡፡

2 የክልሉን የበጀት ቀመር ይወስናል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

3 ፍትሐዊ የሆነ የልማት ተጠቃሚነት፣ የሥልጣንና የሀብት ክፍፍል እንዲሁም የመንግሥት ሠራተኞች ስምሪት ሚዛናዊነትን ያረጋግጣል፤ በሚመለከተው አካል ተገቢ እርምጃ መወሰዱን ይከታተላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

4 የክልሉን የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ያደራጃል፤

5 የክልሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች በእኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲጠናከርና እንዲጎለብት ያደርጋል፤

6 በክልሉ ውስጥ በሚገኙ አስተዳደር እርከኖች እንዲሁም በብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች መካከል በሚነሱ አለመግባባቶች መፍትሔ ይፈልጋል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፤

7 የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የዞንና የወረዳ አስተዳደር መብት በተመለከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ በሕገ መንግሥቱ መሰረት ይወስናል፡፡

8 በክልሉ ምክር ቤት ልዩ ውክልና የሚያስፈልጋቸው ማኅበረሰብ ክፍሎችን በሕግ መሰረት ይወስናል፡፡

9 የብሔረሰቦች ታሪክ፣ ባሕል፣ ቋንቋ የሚጠናበትን ሁኔታ ያመቻቻል፡፡

2. Elected from among candidates in each electoral district by a plurality of votes casted. The minority Nationalities and Peoples shall have seats in the State Council, on the basis of special representation. Particulars shall be determined by law.

3. They are representatitve of the peoples of the State as a whole, and they are accountable to:

- A/ The constitution,
- B/ The Public; and
- C/ Their own conscience.

4. The provisions of this Article sub-Article 1 to 3 are heirarchically applicable to lower Councils.

Article 54

Powers and Functions of the State Council

1. The state council is the highest legislative body of the state according to this constitution.
2. Without prejudice to the provisions of the Federal Constitution, the highest political authority regarding the internal affairs of the state is vested in

<p>0. የክልሉ ሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ በማመንጨትና በማሻሻል ሂደት ውስጥ ይሳተፋል፤</p>	<p>the State Council.</p>
<p>01 ከአጎራባች ክልል መንግስታት ጋር በሚነሱ አለመግባባቶችና የወሰን መካለል ጥያቄዎችን አጥንቶ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፤</p>	<p>3. Consistent with the provisions of sub- article 1 and 2 of this article, the State Council shall have the following powers and functions:</p>
<p>02 የራሱን በጀት ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስወሰናል፤</p>	
<p>03 የራሱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>A/ Based on this constitution, issues different laws that are consistent with the Federal and other laws;</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፳3</p>	
<p style="text-align: center;">የብሔረሰቦች ምክር ቤት የስብሰባ ጊዜ፣ የሥራ ዘመን እና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት</p>	<p>B/ Establishes additional administration hierarchies or self- administering regions, by taking into account the size of the population, the width and socio-economic activities within the region. Determines administrative structures as per article 47 sub-article 6 of this Constitution;</p>
<p>1 ከምክር ቤቱ አባላት ሁለት ሦስተኛው ከተገኘ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል፡፡ ማናቸውም ውሳኔ የሚያልፈው ስብሰባ ላይ ከተገኙት የምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ድምፅ ሲደገፍ ብቻ ነው፡፡</p>	<p>C) without prejudice to the powers vested to the Federal Government, it shall ratify agreements concluded by the Executive body;</p>
<p>2 የምክር ቤቱ አባላት ድምፅ መስጠት የሚችሉት በአካል ሲገኙ ብቻ ነው፡፡</p>	
<p>3 ምክር ቤቱ ስለውስጣዊ አሠራሩ፣ የስብሰባ አመራር ሥነ-ሥርዓት እና የአባላት የሥነ-ምግባር ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡</p>	<p>D/ Elects Chief executive from among the members of the council. Approves the appointment of members of the Executive Council up on recommendation by Chief Executive;</p>
<p>4 ምክር ቤቱ ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፡፡</p>	<p>E) Esatblishes the Auditor General and Control Office;</p>
<p>5 የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን አንድ የምርጫ ዘመን ይሆናል፡፡</p>	<p>F/ Issues regulations necessary for the maintenance of peace and security of the region, and establish</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፳4</p>	
<p style="text-align: center;">የብሔረሰቦች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር</p>	

1 የምክር ቤቱን መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎች ይጠራል፤ ይመራል፤	security and police force.
2 ምክር ቤቱን ይወክላል፤ ጠቅላላ የአስተዳደር ሥራዎችን ይመራል፤	G/ Approves social and economic policies and programs of the state;
3 ምክር ቤቱ በአባላት ላይ የወሰደውን የዲስፒሊን እርምጃ ያስፈጽማል፤	H/ Issues laws regarding the income sources of the State. Approves the State budget;
4 የምክር ቤቱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፡፡	
5 የምክር ቤቱን ጊዜያዊና ቋሚ ኮሚቴዎችን ያስተባብራል፤	
6 በምክር ቤቱና በሕግ የተሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፤	I/Establishes institutions necessary for the promotion of social services and economic development.
<u>አንቀጽ ፳5</u>	J/ Appoint the President and Vice-President of the State Supreme Court, the Auditor General and Vice - Auditor General;
<u>የብሔረሰቦች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር</u>	
1 አፈጉባዔው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤	K/ Approves the appointment of judges presented by Judicial Council;
2 በአፈጉባዔው ተለይተው የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤	
<u>ምዕራፍ ስድስት</u>	
<u>የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት</u>	L/ Issues laws regarding the State civil servants and their working conditions of services;
<u>አንቀጽ ፳6</u>	M/ Declare a state of emergency according to the authority given to the Regional State.
<u>የክልሉ መንግሥት የአስፈጻሚነት ሥልጣን</u>	N/ Call and request the Chief Executive and other State Officials. Investigate the Executive’s conduct
1 የክልሉ መንግሥት ከፍተኛ የአስፈጻሚነት ሥልጣን የተሰጠው ለርዕሰ መስተዳድሩ እና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው፡፡	

<p>2 ርዕሰ መስተዳድሩ እና የመስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነታቸው ለክልሉ ምክር ቤት ነው።።</p>	<p>and discharge of its responsibilities.</p>
<p>3 የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ ለሚሰጡት ወሳኔ የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።።</p>	<p>O/ Grantes an amnesty persuant to the law.</p>
<p>4 “መስተዳድር” ማለት የክልሉ መንግሥት የሕግ አስፈጻሚው አካል ነው።።</p>	<p>P/Organizes its own office. Particulars shall be determined by law.</p>
<p>አንቀጽ ፳፯</p>	
<p>የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት</p>	
<p>1 የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩና የአስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች ኃላፊዎች በአባልነት የሚገኙበት አካል ነው።። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።።</p>	<p>1. A political party or poletical parties with a majority of seats in the State Council shall form the Executive and lead it;</p>
<p>2 የመስተዳድር ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ርዕሰ መስተዳድሩ ነው።።</p>	
<p>3 የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩ ነው።።</p>	<p>2. The provisions of this Article sub-Article 1 shall accordingly be applicable to each council heirarchically.</p>
<p>4 የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በሚወስነው ወሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናል።።</p>	
<p>አንቀጽ ፳፱</p>	
<p>የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር</p>	
<p>የፌዴራል ሕገ መንግሥት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡-</p>	<p>Article 56</p>
<p>1 በክልሉ ምክር ቤትና በፌዴራል መንግሥት የወጡ ሕጎችና የተሰጡ ውሳኔዎች በክልሉ ውስጥ በሥራ ላይ መዋላቸውን</p>	<p style="text-align: center;">Powers and Functions of the Speaker</p> <p>He Shall:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Call and presides the meetings of the council; 2. Direct all administrative affairs on behalf of the

<p>ያረጋግጣል፤ መመሪያዎችን ያወጣል፤</p>	<p>council.</p>	
<p>2 በሕግ በሚወሰነው መሰረት የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት፣ ሌሎች አስፈጻሚ አካላትና ልዩ ልዩ ተቋማትን ያደራጃል፤ ይቆጣጠራል፤ ይመራል፡፡</p>	<p>3. Enforce all disciplinary actions, the State Council take on its members.</p>	
<p>3 የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት በወሰነው የበጀት ቀመር መሰረት የክልሉን መንግሥት በጀት ያዘጋጃል፤ ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፡፡</p>	<p>4. Determined by law, organize of the office of the State Council.</p>	
<p>4 የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ልማት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ይነድፋል፤ የሕግ ረቂቆችን ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስጸድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈፅማል፡፡</p>	<p>5. Coordinates standing and ad hoc committees of the council.</p>	
<p>5 በክልሉ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፡፡</p>	<p>6. Perform other duties that may be entrusted to him by law.</p>	
<p>6 የክልሉ ምክር ቤት በሚሰጠው ሥልጣን መሰረት ደንቦችን ያወጣል፡፡</p>	<p>Article 57</p>	
<p>7 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያውጃል፡፡ በዚህ ሕገ መንግሥት በተደነገገው የጊዜ ወሰን ውስጥ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስጸድቃል፤</p>	<p>Powers and Function of Deputy Speaker</p>	
<p>8 በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፸ ንዑስ አንቀጽ 3(ረ) መሰረት የሚቀርቡለትን ኃላፊዎች ይሾማል፡፡</p>	<p>1. He shall perform duties which shall be specifically entrusted to him by the Speaker;</p> <p>2. He acts on behalf of the Speaker in his absence or unable to exercise his powers and functions;</p>	
<p>9 የክልሉ ቅርሳ ቅርስና የተፈጥሮ ሀብት አስፈላጊው እንክብካቤና ጥበቃ የተደረገለት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡</p>	<p>Article 58</p>	
<p>0. በክልሉ ምክር ቤትና በሕግ መሰረት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡</p>	<p>Session of the State Council, Duration of its term</p>	
<p>አንቀጽ ፳9</p>		
<p>የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሰያያዥና የሥራ ዘመን</p>		
<p>1 ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ ምክር ቤት አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች</p>	<p>1. The presence of two-thirds of the members of State Council constitutes a quorum;</p> <p>2. Members of the State Council are elected for five years. Election for the new State Council shall be concluded one month prior to the expiry of the Council's term. The new council shall convene within one month of the conclusion of the election.</p>	

አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል ይሰየማል፡፡

2 በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የርዕሰ መስተዳድሩ የሥራ ዘመን የክልል ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው፡፡

አንቀጽ ፸

የርዕሰ መስተዳድሩ ሥልጣንና ተግባራት

- 1 ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መስተዳድር ሥራ መሪ፣ የመስተዳድር ምክር ቤት ሰብሳቢ እና የክልሉ ፕሬዚደንት ነው፡፡
- 2 በዚህ አንቀጽ የንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ርዕሰ መስተዳድሩ፡-

ሀ/ የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይወክላል፣

ለ/ የክልሉ ምክር ቤትና መስተዳድር ምክር ቤት እንዲሁም የዞን ምክር ቤቶች በየበኩላቸው መክረው ያጸደቋቸውን አዋጆችና ደንቦች በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ይፈርማል፤ በደቡብ ኢትዮጵያ ነጋሪት ጋዜጣ ያውጃል፡፡ ርዕሰ መስተዳድሩ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ካልፈረመ ሕገ በሥራ ላይ ይወላል፤

ሐ) የክልሉ ምክር ቤት እና መስተዳድር ምክር ቤት ያወጣቸውን ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ውሳኔዎች ተፈጻሚነት ይከታተላል፡፡

መ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት እና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም የክልሉን ዋና ኦዲተር እና ምክትል ዋና ኦዲተር ሹመት ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ

3. The speaker may call an extraordinary meeting of the council. He is also obliged to call an extraordinary meeting of the council at request of more than one-thirds of the members;

4. Meetings of the Council shall be public, the Council may, however, hold a closed meeting at the request of the Executive Council or members' of the council by a decision of more than half of the members.

Article 59

Decision Making Procedure of the State Council

1. Unless otherwise specified in this constitution, all decisions of the Council shall be passed by the majority vote of the members present.

2. The Council shall adopt rules and procedures regarding the organization of its work and of its legislative process.

Article 60

ያስጸድቃል፡፡
ሠ/ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እና የመስተዳድር ምክር ቤት አባላትን ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ሹሜታቸውን ያስጸድቃል፡፡
ረ/ የክልሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና አስተዳደራዊ ተቋማትና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 (መ) እና (ሠ) ስር ከተዘረዘሩት ውጪ የሆኑ የክልል አስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች ኃላፊዎችን እና ምክትል ኃላፊዎችን ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በማቅረብ ሹመታቸውን ያስጸድቃል፡፡
ሰ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 (መ) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ምክር ቤት ሊሰበሰብ ባልቻለበት ጊዜና ሁኔታ ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን የሥራ ኃላፊዎች በጊዛዊነት መድቦ ያሰራል፡፡ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት እና ምክትል ፕሬዚዳንት በጊዜያዊነት የሚመደቡት ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች መካከል ይሆናል፡፡
ሸ/ የክልሉን ደህንነት ለመጠበቅና ሕግንና ሥርዓት ለማስከበር የተቋቋሙትን ክልል አቀፍ የፖሊስ ኃይሎችን በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣
ቀ/ በክልሉ የሚገኙትን የበታች የመስተዳድር እርከኖችን ሥራ ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል፣
በ/ የክልሉን ምክር ቤት እና የክልሉን ብሔረሰቦች ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ይጠራል፡፡

Dissolution of the State Council

1. With the consent of the Council, Chief executive may cause the dissolution of the council before the expiry of its term in order to hold a new election;
2. The chief executive, may, invite political parties to form a coalition government within two weeks, if the Executive Council of a previous coalition is dissolved because of the loss of its majority in the Council. The state council shall be dissolved and new elections shall be held if the political parties can not agree to the continuation of the previous coalition or to form a new majority coalition.

3. If the Council is dissolved pursuant to sub article (1) or (2) of this article, new election shall be held within six months of its dissolution.

4. Within fifteen days of the completion of the election, the new Council shall convene.

5. Following the dissolution of the Council, the previous ruling party or parties shall continue as a caretaker government. Beyond conducting the day to day affairs of government and organizing new election, it may not enact proclamation, regulations or decrees, nor may it repeal or amend any existing law.

3 የክልሉ ምክር ቤትና የብሔረሰቦች ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ ይከፍታል፤

4 በሕግ የተሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ፸1

የምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ሥልጣንና ተግባር

ምክትል ርዕሰ መስተዳድር በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት የሚሾም ሆኖ፡-

1 ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩና ለመስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል፤

2 በርዕሰ መስተዳድሩ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

3 ርዕሰ መስተዳድሩ በማይኖርበት ጊዜ ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤

አንቀጽ ፸2

የርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት

1 ርዕሰ መስተዳድሩ የራሱ ጽሕፈት ቤት ይኖረዋል፡፡

2 የርዕሰ መስተዳድሩ ጽሕፈት ቤት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት በመሆን ጭምር ያገለግላል፤

3 የጽሕፈት ቤቱ አወቃቀር፣ አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ፸3

ስለ ኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊ እና አስተዳደራዊ ተቋማት መቋቋም

የክልሉን ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ እና አስተዳደራዊ ሥራዎችን የሚያከናውኑ፣ የሚያስተባብሩና የሚመሩ ልዩ ልዩ ቢሮዎች፤

6. The provisions of this article shall accordingly be applicable to zonal, woreda, city administration and kebele councils.

PART THREE

COUNCIL OF NATIONALITIES

Article 61

Members of the National Council

1. The Council of Nationalities is composed of representatives of Nations, Nationalities and Peoples at least by two members.

2. Each Nation, Nationality or People shall be represented by one additional representative for each one million of its population.

3. The members of the Council of Nationalities shall be the members of each Nation represented by the councils at each level or the administrative council, except for the elected representatives of the Federal House of Peoples' and the State council. Their representation shall be approved by the relevant Zone or Woreda council.

Article 62

Powers and Functions of the Council of Nationalities

ከሚሸኙ፣ የባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች፣ ኢንስቲትዩቶች፣ የአስተዳደር እና የልማት እንዲሁም ሌሎች ተቋማት እንደ አስፈላጊነታቸው በሕግ ይቋቋማሉ፡፡

ምዕራፍ ሰባት

ስለ ፍርድ ቤቶች አወቃቀርና የዳኝነት ሥልጣን

አንቀጽ ፸4

ስለ ነፃ የዳኝነት አካል መቋቋም

1 በክልሉ ነፃ የዳኝነት አካል በዚህ ሕገ መንግሥት ተቋቋሟል፡፡

2 የዳኝነትን ሥልጣን ከመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ከተሰጠው ተቋም ውጪ የሚያደርግና በሕግ የተደነገገውን የዳኝነት ሥርዓት የማይከተል ልዩ ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤት አይቋቋምም፤

አንቀጽ ፸5

ስለ ባሕላዊና ሃይማኖታዊ የዳኝነት አካላት

የዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፴4 ንዑስ አንቀጽ 5 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ሕገ መንግሥት ከመጽደቁ በፊት በመንግሥት እውቅና አግኝተው ሲሰራባቸው የነበሩ ሃይማኖታዊና ባሕላዊ የዳኝነት አካላት በዚህ ሕገ መንግሥት መሰረት እውቅና አግኝተው ይደራጃሉ፡፡

አንቀጽ ፸6

የዳኝነት ሥልጣን

1 የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው፡፡

The Council Shall:

1. Interpret the State constitution;

2. Prepares, approves and determines the budget formula of the region. The particulars shall be determined by law.

3. Ensure the fair distribution of development, power, resource, and ensures the balance in public servant deployment in governmental offices. Makes an appropriate action is taken by the concerned body. The particulars shall be determined by law.

4. Organize the Council of Constitutional Inquiry ;

5. Strengthens and develops the unity of the nation, nationalities and peoples of the region based on equality and consent;

6. Finds solutions to disputes arising between administrative levels in the region as well as ethnic groups and peoples. The details are determined by law;

7. As per the constitution, decide over the questions regarding administration of zonal or woreda structures.

8. According to the law, shall decide the sections of society that need special representation in the council.

9. Create favorable condition in which history, culture and language of the Nationalities be studied;

2	በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ የዳኝነት አካል ከማናቸውም የመንግሥት አካል፣ ባለሥልጣን ወይም ሌላ አካል ተጽእኖ ነፃ ነው፡፡
3	ዳኞች የዳኝነት ተግባራቸውን በሙሉ ነፃነት ያከናውናሉ፣ ከሕግ በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመሩም፡፡
4	ማንኛውም ዳኛ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር በሕግ የተወሰነው የጡረታ ዕድሜው ከመድረሱ በፊት ከፈቃዱ ውጭ ከዳኝነት ሥራው አይነሳም፡-

- ሀ/ የዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ በዳኞች የዲሲፕሊን ሕግ መሰረት ጥፋት ፈጽሟል ወይም ጉልህ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አንሶታል ብሎ ሲወሰን፣ ወይም
- ለ/ በሕመም ምክንያት ዳኛው ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አይችልም ብሎ ሲወሰን እና
- ሐ/ የጉባዔው የመጨረሻ ውሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ በአባላቱ የአብላጫ ድምፅ ሲደገፍና ሲጸድቅ፡፡

5	በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት አንድ ዳኛ ከዳኝነት ሥራው የሚያስነሳ ጥፋት ፈጽሟል ብሎ ጉባዔው ከወሰነበት ጉዳዩ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ እስኪታይ ድረስ ከዳኝነት ሥራው ታግዶ መቆየት ይኖርበታል፡፡
6	የማንኛውም ዳኛ የጡረታ መውጫ ጊዜ አይራዘምም፤

አንቀጽ ፸7

የፍርድ ቤቶች አደረጃጀትና ሥልጣን

1	የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን በጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ በወረዳ ወይም በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ይደራጃል፡፡
---	---

10.	Participates in the process of initiations and amendments of the State constitution;
11.	Study, disputes between neighboring States and questions of territorial delimitation, submit to the House of Federation and follow up the implementation.
12.	Submits its own budget to the State Council for approval;
13.	Organizes its own office. Particulars shall be determined by law.

Article 63

Meeting, Term of Office and Decision-Making of the Council of Nationalities

1.	If two-thirds of the council members are present, it will be a plenary session. Any decision will be passed only when supported by more than half of the members of the council present at the meeting.
2.	Council members can vote only when they are present in person.
3.	The Council may enact code of conduct and meeting procedure for its members.
4.	The Council shall hold regular meeting at least twice a year.
5.	The term of office of the Council shall be one electoral term.

2 የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፡-	Article 64
ሀ) ክልላዊ ጉዳዮች በተመለከተ ከፍተኛውና የመጨረሻው የዳኝነት ሥልጣን፤	Powers and Functions of the Speaker of the Council of Nationalities
ለ) በፌዴራል ጉዳዮች ላይ የፌዴራል መንግሥት ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን እና	1. Convenes and presides over the regular and urgent meetings of the Council;
ሐ) ማናቸውም ክልላዊ ፍርድ ቤት እና በሕግ የዳኝነት ሥልጣን የተሰጠው አካል በክልሉ ጉዳዮች ላይ የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ሲኖርበት በሰበር ችሎት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡	2. Represents the council, directs all administrative activities;
መ) የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን መሰረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባኝ በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይታያል፡፡	3. Enforce disciplinary action taken by the council against its members;
ሠ) የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የክልሉን ፍርድ ቤት የዳኝነት አካላትን እና ሠራተኞችን የሚያስተዳድርበትን በጀት ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድ በጀቱን ያስተዳድራል፡፡	4. Organizes the office of the council, the details of which is determined by law.
3 የክልሉ ፍርድ ቤቶች በውክልና የሚፈጽሙትን የፌዴራል የዳኝነት ተግባር ለማከናወን የሚያወጡትን የገንዘብ ወጪዎች በተመለከተ ከፌዴራል መንግሥት ማካካሻ እንዲሰጣቸው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥያቄ ያቀርባል፡፡	5. Coordinates the ad hoc and permanent committees of the council;
4 የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት	6. Performs other duties assigned by the council and the law;
ሀ) የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በክልሉ ከሚኖረው የዳኝነት ሥልጣን በተጨማሪ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ	Article 65 The Deputy Speaker of the National Council
	1. He acts on behalf of the Speaker in his absence or unable to carry out his powers and Functions;
	2. Performs the tasks assigned by the Speaker;
	CHAPTER SIX

<p>ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን አለው፤</p>	<p>EXECUTIVE COUNCIL</p>
<p>ለ) የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣኑ መሰረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባኝ በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይታያል፡፡</p>	<p>Article 66</p> <p>Power of the Executive Council</p>
<p>ሐ) የክልሉን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍርድ ቤቱን እና በሥሩ ያሉትን የወረዳና የከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶችንና ሠራተኞችን የሚያስተዳድርበትን በጀት ለዞን ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በጀቱን ያስተዳዳራል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The highest executive power of the State is vested in the Chief Executive and the Executive Council. 2. The Chief Executive and the Executive Council are accountable to the State Council. 3. In the exercise of State functions, members of the Executive Council are collectively responsible for all the decisions they make as a body. 4. "Government" means the executive body of the State.
<p>5 የወረዳ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት</p>	
<p>የወረዳ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በክልሉ የበታችኛውና የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል ነው፡፡ .</p>	
<p>6 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2፣ 4 እና 5 የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆኖ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ እና የወረዳ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች አደረጃጀት፣ ተግባርና ሥልጣን ዝርዝር በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>Article 67</p> <p>The Executive Council</p>
<p>አንቀጽ ፸፩</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Executive Council is composed of the Chief Executive, Deputy Chief Executive and the members of Heads of Bureaus. Particulars shall be determined by law. 2. The Chief Executive shall be the Chairman of the Executive Council. 3. The Executive Council is accountable to the Chief Executive.
<p>የዳኞች አሻሻያ</p>	
<p>1 የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንትና ምክትል ፕሬዚደንት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ፤</p>	
<p>2 የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንትና ምክትል ፕሬዚደንት እና የወረዳ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች</p>	

<p>ፕሬዚዳንት በዞን አስተዳዳሪ አቅራቢነት በዞን ምክር ቤት ይሾማሉ፡፡</p>	<p>4. The Executive Council is accountable to the State Council for the decision it makes.</p>
<p>3 የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ የወረዳ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኞች በክልሉ የዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>Article 68</p> <p>Powers and Functions of the Executive Council</p>
<p>4 የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች እና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ዳኞችን ሹመት ለክልሉ ምክር ቤት ከማቅረቡ በፊት የፌዴራሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እና የከፍተኛ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞች እንዲሁም የዞን አስተዳደር ምክር ቤት በከፍተኛ እና በወረዳ ፍርድ ቤቶች እጩ ዳኞች ላይ ያላቸውን አስተያየት መጠየቅና የተሰጠውን አስተያየት ከራሱ መግለጫ ጋር ለክልሉ ምክር ቤት የማቅረብ ኃላፊነት አለበት። ሆኖም የፌዴራሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የተጠየቀውን አስተያየት በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ካላቀረበ የክልሉ ምክር ቤት የእጩ ዳኞችን ሹመት ያጸድቃል፡፡</p>	<p>In accordance with the provisions of the Federal Constitution, the Executive Council shall have the following powers and functions:-</p>
<p>5 በየትኛውም ደረጃ የሚገኙ ዳኞች የዲስፕሊንና የዝውውር ጉዳይ በዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ ይወሰናል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>1. Insures the implementation of laws and decisions issued by the State Council and the Federal Government. It shall issue directives;</p>
<p>6 የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይም ምክትል ፕሬዚዳንት ከፈቃዱ ውጭ ከኃላፊነቱ የሚነሳው፡-</p>	<p>2. Organize, control and direct the Executive Council, Executive Bodies and various institutions of the State.</p> <p>3. The regional government, according to the budget formula approved by the Council of Nationalities, prepares a budget and presents it to the State Council, and implements it when it is approved.</p> <p>4. Formulates economic and social policies and strategies of the State, submit draft laws to the State Council, when approved, it shall implement it.</p>
<p>ሀ/ በከባድ ወንጀል የሚያስጠይቅ ተግባር መፈጸሙ ሲረጋገጥ፣</p>	<p>5. Ensures the observance of law and order in the State.</p>
<p>ለ/ ጉልህ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና ካጣ፣</p>	<p>6. Issues regulations pursuant to powers vested in it by the State Council.</p>
<p>ሐ/ በሕመም ምክንያት የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት</p>	

መወጣት ካልቻለ፣ እና
 መ/ በፊደል (ሀ)፣(ለ) እና (ሐ) በተጠቀሱት ምክንያቶች መነሻ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ በአብላጫ ድምፅ ሲፀድቅ ነው፡፡

7. Declares a state of emergency. Within the time limit set by this constitution, submits it to the State Council for approval.

8. Appoints officials, in accordance with the power entrusted to it under Article 72 Sub-Article 3(f) of this Constitution.

9. It ensures that the heritage and natural resources of the region are given the necessary care and protection.

10. Performs other duties that may be entrusted to it by the State Council and by law.

አንቀጽ ፸፱

Article 69

ስለ ዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ መቋቋም

Appointment of the Chief Executive and Term of Mandate

1 በክልሉ ውስጥ ዳኞች በአብላጫ ድምፅ የሚወከሉበት፣ የዳኝነት አስተዳደር ጉባዔ በዚህ ሕገ መንግሥት ተቋቁሟል፤

2 የጉባዔው አደረጃጀት፣ የአባላት ዝርዝርና ስብጥር እንዲሁም ሥልጣንና ተግባር በዝርዝር ሕግ ይወሰናል፡፡

1. The Chief Executive shall be elected, upon recommendation by a political party, or political parties that have the greatest number of seats in the State Council.

2. Unless otherwise provided in this constitution, the term of office of the Chief Executive is for the duration of the mandate of the State Council.

ምዕራፍ ስምንት

Article 70

ሕገ መንግሥት መተርጎም፣ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ መቋቋም እና ሥልጣንና ተግባር

Powers and Functions of the Chief Executive

አንቀጽ ፹

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አወቃቀር

1 የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በዚህ ሕገ

1. He is the Head, Chairman of the Executive Council

<p>መንግሥት ተቋቁሟል፡፡</p>	<p>and President of the State.</p>
<p>2 የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አሥራ አንድ አባላት የሚኖሩት ሲሆን እነርሱም የሚከተሉ ናቸው፡-</p>	
<p>ሀ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት-- ሰብሳቢ፤</p>	<p>2. Consistent with the provision of Sub- Article 1 of this Article, he shall have the following powers and functions:</p>
<p>ለ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት-- ምክትል ሰብሳቢ፤</p>	<p>A/ Lead, coordinate and represent the Executive Council;</p>
<p>ሐ/ በርዕስ መስተዳደሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት የሚሰየሙ በሙያ ብቃታቸውና በሥነ-ምግባራቸው የተመሰከረላቸው ስድስት የሕግ ባለሙያዎች፤</p>	<p>B/ Signs laws submitted from State Council, Executive Council and Zonal Councils within fifteen days, Published in Debub Ethiopia Negarit Gazeta. If he does not sign it within fifteen days, It shall take effect without his signature;</p>
<p>መ/ በአፈ-ጉባዔው አቅራቢነት ከክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየሙ ሦስት አባላት ናቸው፡፡</p>	
<p>3 የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የሥራ ቅልጥፍናን ለማረጋገጥ የሚያስችለው መዋቅርና የአሠራር ሥርዓት ሊዘረጋ ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>C) Monitors the implementation policies, rules, guidelines and decisions issued by the State Council and Executive Council.</p>
<p><u>አንቀጽ ፹፫</u></p>	
<p><u>ሕገ መንግሥቱን ስለ መተርጎም</u></p>	<p>D/ Select nominees for the post of the President and Vice-President of the State Supreme Court, and the Auditor General and Vice- Auditor General and submit to the State Council for approval;</p>
<p>1 በክልሉ ውስጥ የሕገ መንግሥታዊ ክርክር ጉዳይ ሲነሳ በክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ውሳኔ ያገኛል፡፡</p>	
<p>2 የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በሚያቀርብለት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳይ ላይ በሰላሳ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል፡፡</p>	<p>E/ Submitt to the State Council, for approval, nominees of deputy Chief Executive and Executive Council members.</p>

አንቀጽ ፹፭

የአጣሪ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር

1 የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ከክልሉ የሚመነጨ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት ሥልጣን አለው፡፡ በሚደረገው ማጣራት መሰረት የክልሉን ሕገ መንግሥት መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዳዩ ላይ የራሱን የውሳኔ ሀሳብ አዘጋጅቶ ለብሔረሰቦች ምክር ቤት ያቀርባል፡፡

2 አጣሪ ጉባዔው በክልሉ መንግሥት አካላት የወጡ ሕጎች ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር ይቃረናሉ የሚል ጥያቄ በማንኛውም ሁኔታ ሲነሳና ጉዳዩ በሚመለከተው ፍርድ ቤት ወይም በባለጉዳዮች አማካይነት ሲቀርብለት ከመረመረና ካጣራ በኋላ ለመጨረሻ ውሳኔ ለብሔረሰቦች ምክር ቤት ያቀርባል፡፡

3 በፍርድ ቤቶች የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሲነሳ ጉባዔው፡-

ሀ/ የክልሉን ሕገ መንግሥት መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሳያገኘው ሲቀር ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ወዲያውኑ ይመልሳል፡፡ ሆኖም በአጣሪ ጉባዔው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ባለጉዳይ ይህንኑ ቅሬታውን በጽሑፍ አዘጋጅቶ ለብሔረሰቦች ምክር ቤት በይግባኝ ማቅረብ ይችላል፡፡

ለ/ የሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ጥያቄ መኖሩን ያመነበት እንደሆነ በጉዳዩ ላይ የሚሰጠውን ሕግ መንግሥታዊ ትርጉም አሰናድቶ ለብሔረሰቦች ምክር ቤት ለመጨረሻ ውሳኔ ያቀርባል፡፡

4 የሚመራበትን ሥነ ሥርዓት አርቅቆ ለብሔረሰቦች ምክር

F/ The economic, social and administrative institutions of the region and the heads and deputy heads of the regional executive offices other than those listed under sub-paragraph 2 (d) and (e) of this article shall be submitted to the regional government council and appointed.

G/ Subject to the provisions of sub-Article 2 (d) of this Article, when the State council is unable to convene, it shall temporarily assign the above-mentioned officials; the President and Vice President of the Supreme Court shall be assigned provisionally from among the judges of the Supreme Court.

H/ Direct, and control the state's security police forces that maintain law and order in the State;

I/ Directs, coordinates and control administrative hierarchies;

J/ Shall call and convene a founding assembly of State Council and Council of Nationalities.

3. Shall open the joint annual Session of the State Council and the Council of Nationalities ;

4. Discharge other responsibilities entrusted to him by law.

<p>ቤት ያቀርባል፤ በሚመለከተው አካል ሲወሰንም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡</p>	
	Article 71
<u>ምዕራፍ ዘጠኝ</u>	Powers and Functions of the Deputy Chief Executive
<u>የዞን፣ የወረዳ እና የቀበሌ አደረጃጀት ሥልጣንና ተግባር</u>	
<u>ክፍል አንድ</u>	<p>The Deputy Chief Executive shall be appointed by the State Council on the proposal of the Chief Executive and;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. He is accountable to the Chief Executive and the Executive Council; 2. Performs the tasks assigned by the Chief Executive;
<u>የዞን አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር</u>	
<u>አንቀጽ ፹3</u>	
<u>የዞን አደረጃጀት</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1 ዞን ከክልል ቀጥሎ የሚገኝ የአስተዳደር እርከን ነው፤ 2 እያንዳንዱ ዞን የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡- 	
<u>ሀ/ የዞን ምክር ቤት፣</u>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Substitute when the Chief Executive is absent or unable to perform his duties
<u>ለ/ የዞን አስተዳደር ምክር ቤት፣</u>	
<u>ሐ/ የዳኝነት አካል ፡፡</u>	Article 72
	Office of the Chief Executive
<u>አንቀጽ ፹4</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Chief Executive shall have his own office. 2. The office of the Chief Executive also serves as the office of the Executive Council; 3. The organization, structur, powers and functions of the office shall be determined by law.
<u>የዞን ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1 የዞን ምክር ቤት ለክልል ምክር ቤት የተመረጡትን አባላት ጨምሮ ከየወረዳውና ከከተማ አስተዳደር ለዞን ምክር ቤት የሚመረጡ አባላት ያሉበት ሆኖ ይቋቋማል፡፡ 	
<ol style="list-style-type: none"> 2 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ለፌዴራሉ የሕዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በዚህ ሕገ መንግሥት ደግሞ ለክልሉ ምክር ቤትና ለብሔረሰቦች ምክር ቤት የተሰጠው ሥልጣንና 	Article 73
	Establishment of Economic, Social and Administrative

<p>ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ የዞን ምክር ቤቶች በዞኑ የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው፡፡</p>	<p>Institutions</p>
<p>3 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ የዞን ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለመረጠው ሕዝብ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	<p>Various offices, commissions, institutes, administrations or development, and other organs that carry out and coordinate the economic, social and administrative activities of the Region may be established by law as necessary.</p>
<p>ሀ/ የዞኑን የሥራ ቋንቋ ይወስናል፤</p>	
<p>ለ/ በዞኑ ያለው ብሔረሰብ በቋንቋው ለመናገር፣ ለመጻፍ፣ ቋንቋውን ለማሳደግ እንዲሁም ታሪኩን ለመንከባከብ ያላውን መብት ያስጠብቃል፤</p>	<p>CHAPTER SEVEN</p>
	<p>The Structure and Jurisdiction of the Courts</p>
<p>ሐ/ በዚህ ሕገ መንግሥት ለክልሉ ምክር ቤት የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በፌዴራልና በክልል በወጡ ሕጎች ባልተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ እነዚህን ሕጎች በማይፃረር መልኩ ሕጎችን ያወጣል፡፡ የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ ፈርሞ የላከውን ርዕሰ መስተዳድሩ በደቡብ ኢትዮጵያ ነጋሪት ጋዜጣ ያውጃል፤</p>	<p>Article 74</p>
<p>መ/ የክልል ምክር ቤት ያጸደቀውን ዕቅድ እና በጀት መሰረት በማድረግ የዞን ዕቅድና በጀት መርምሮ ያጸድቃል፤</p>	<p>Establishment of an Independent Judiciary</p>
<p>ሠ/ ከዞን ምክር ቤት አባላት መካከል አፈ-ጉባዔውን፣ ምክትል አፈ-ጉባዔውን እና ዋና አስተዳዳሪውን መርጦ ይሰይማል፤</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independent Judiciary of the State is established by this Constitution; 2. Special or ad hoc courts which take judicial powers away from the regular courts or institutions legally empowered to exercise judicial functions and which do not follow legally prescribed procedures shall not be established.
<p>ረ/ በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርቡለትን የዞን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት መርምሮ ያጸድቃል፤</p>	<p>Article 75</p>
<p>ሰ/ የከፍተኛ እና የወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትነትና ምክትል ፕሬዚዳንትነት ከፍርድ ቤት ዳኞች ወይም ብቃት ካላቸው የሕግ ባለሙያዎች መካከል በዋና አስተዳዳሪው አቅራቢነት</p>	<p>Customary and Religious Adjudication</p> <p>Consistent with the provision of Sub-article 5 of Article 34 of this Constitution, the religious and traditional judicial bodies that were recognized and operated by</p>

<p>ይሰይማል፤</p> <p>ሽ/ የዞን ዋና አስተዳዳሪን፣ ሌሎች ባለሥልጣናትንና የሥራ ኃላፊዎችን ለጥያቄ ይጠራል፤ አሠራራቸውን ይመረምራል፤</p>	<p>the government before the adoption of this Constitution shall be recognized and organized in accordance with this Constitution.</p>
	<p>Article 76</p>
<p>4 ምክር ቤቱ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎች ያደራጃል፡፡</p>	<p>Judicial Power</p>
<p>5 የራሱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፡፡</p>	<p>1. Judicial power in the State is exclusively vested in the Courts.</p>
<p>አንቀጽ ፹5</p> <p>የዞን ምክር ቤት አፈ-ጉባዔዎች</p>	<p>2. Courts of any level shall be free from intereference or influence of any governmental body, official, or any other source.</p>
<p>1 የዞን ምክር ቤት በምክር ቤቱ አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት ከምክር ቤት አባላት በሚመረጥ አፈ ጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ ይመራል፤</p>	<p>3. Judges shall exercise their functions in full independence. They shall be directed solely by the law.</p>
<p>2 በዚህ ሕገ መንግሥት ለክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር የተደነገገው ለዞን ምክር ቤት አፈ ጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ እንደ አግባብነቱ ተፈጻሚ ይሆናል፤</p>	<p>4. No judge shall be removed from his duties before he reaches the legally determined retirement age except under the following conditions:</p>
<p>አንቀጽ ፹6</p> <p>የዞን ምክር ቤት የስብሰባ ጊዜ እና የሥራ ዘመን</p>	
<p>1 የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል፡፡ ምክር ቤቱ የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል፡፡ የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ውስጥ አዲሱ</p>	<p>A/ When the Judicial Administration Council decides to remove him for violation of disciplinary rules or on grounds of gross incompetence or inefficiency; or</p>
	<p>B/ When the Judicial Administration Council decides that a judge can no longer discharge his duty on account of illness; and</p>
	<p>C/ When the State Council approve by a majority</p>

ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡
2 የዞን ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሦስት ጊዜ መደበኛ ስብሰባውን ያደርጋል፡፡
3 ከምክር ቤቱ አባላት ከሁለት ሦስተኛው በላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባው ላይ ከተገኙት አባላት በአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል፡፡
4 የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከአንድ ሦስተኛ በላይ የሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡

vote the decisions of the Judicial Administration Council.

5. According to sub-paragraph 4 of this article, a judge should be suspended from his judicial work until the matter decided by the Judicial Administration Council approved by the State Council.

6. The retirement age of a judge may not be extended beyond the legally determined age.

Article 77

Jurisdiction and Structure of Courts

አንቀጽ ፹7

የዞን አስተዳደር ምክር ቤት

1. The judicial organ of the State comprises the State Supreme Court, High Court, and Woreda or First-Instance Court.

2. Supreme Court of the State:

a) The highest and final judicial power over State matters;

b) Exercise the jurisdiction of the Federal High Court;

c) Has power of cassation over any final court decision on State matters which contains a basic error of law. Particulars shall be determined by law.

1 የዞን ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል የአስተዳደር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም ለሚመለከተው ዞን ዋና አስተዳደር፣ ለዚሁ ዞን ምክር ቤት እና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል፡፡

2 የዞን አስተዳደር ምክር ቤት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በዞኑ ውስጥ የሚገኙት የአስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች ኃላፊዎች በአባልነት የሚገኙበት አካል ሆኖ ይቋቋሟል፡፡

3 የዞን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በጋራ ለወሰኑት ውሳኔና ለፈጸሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

አንቀጽ ፹8

የዞን አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

የዞን አስተዳዳሪ ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር

ይኖሩታል፡ -	d) Appeals against the decision of the Federal High Court of the State Supreme Court shall be heard by the Federal Supreme Court.
1 በክልሉ ምክር ቤት እና በፌዴራሉ መንግሥት አካላት የወጡ ሕጎችና የተሰጡ ውሳኔዎች በዞኑ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤	e) The Supreme Court shall draw up and submit directly to the State Council for approval of the administrative budget of the State courts. It shall implement the budget upon approval.
2 የዞኑን አስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት ይወስናል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ ይመራል፤	
3 የዞኑን ረቂቅ በጀት ያዘጋጃል፤ ለዞኑ ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፤	3. The Supreme Court of the State shall submit a request to the Federal Supreme Court for compensation from the Federal Government regarding the financial expenses incurred by the State Courts to perform the federal judicial functions on behalf of them.
4 ክልላዊ የሆኑ ፖሊሲዎችን ሳይቃረን የዞኑን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ልማት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ይነድፋል፤ በዞኑ ምክር ቤት ያጸድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈጸማል፤	4. The State High Court;
5 በዞኑ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤	a) Has the jurisdiction of the Federal First Instance in addition to the State High Court jurisdiction;
6 ከክልሉ ሕገ መንግሥትና ሌሎች ሕጎች የማይገረሩ መመሪያዎችን ያወጣል፤	
7 የዞኑን ቅርሳ ቅርስና የተፈጥሮ ሀብት አስፈላጊው እንክብካቤና ጥበቃ የተደረገለት መሆኑን ያረጋግጣል፤	b) The appeal from the decision of State High Court in its federal first instance jurisdiction shall be submitted to the State Supreme Court.
8 የዞን አስተዳደር ምክር ቤት በዳኞች ሹመት ላይ የበኩሉን አስተያየት ለዳኝነት አስተዳደር ጉባኤ ይሰጣል፡	
9 ከዞን ምክር ቤትና ከክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡	
አንቀጽ ፹፩	
የዞን ዋና አስተዳዳሪ አሰያየም እና የሥራ ዘመን	
1 ዋና አስተዳዳሪው በዞን ምክር ቤት አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት ከምክር ቤት አባላት በዞኑ ምክር ቤት በምርጫ ይሰየማል፤	
2 በዚህ ሕገ መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር	

የዞኑ ዋና አስተዳዳሪው የሥራ ዘመን የዞኑ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ነው፡፡
አንቀጽ ፯
የዞን ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር
1 ዋና አስተዳዳሪው የዞኑ አስተዳደር ሥራ መሪ፣ የአስተዳደር ምክር ቤቱ ሰብሳቢና አስተዳዳሪ ነው፡፡
2 ዋና አስተዳዳሪው ለዞን ምክር ቤትና ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተጠሪ ሆኖ፡-
<p>ሀ/ የዞኑን አስተዳደር ምክር ቤት ይመራል፣ ይወክላል፣</p> <p>ለ/ የፌዴራሉንና የክልሉን ሕገ መንግሥት፣ ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ፕሮግራሞች በዞኑ ውስጥ በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፣</p> <p>ሐ/ የዞኑ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትን ለምክር ቤቱ አቅርቦ ያሾማል፡፡</p> <p>መ/ የዞኑን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት እና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም የወረዳ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ፕሬዚዳንቶችን ከፍርድ ቤቱ ዳኞች ወይም ብቃት ካላቸው የሕግ ባለሙያዎች መካከል መርጦ በምክር ቤት ያሰይማል፣ ለምክር ቤት አቅርቦ ያሾማል፣</p> <p>ሠ/ የዞኑን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ሕግና ሥርዓት ለማስከበር የቆሙትን የጸጥታና የፖሊስ ኃይሎችን በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣</p> <p>ረ/ በዞኑ የሚገኙትን የበታች አስተዳደር እርከኖችንና</p>

c) The High Court shall draw up and submit directly to the Zonal Council for approval of the administrative budget of its own and woreda or first instance courts. It shall implement the budget upon approval. Particulars shall be determined by law.

5. Woreda or First Instance Court

Woreda or First Instance Courts are the lower and first level of courts in the region.

6. Subject to the provisions of Sub article 2, 4 and 5 of this article, the detail functions, powers and organization of the Supreme Court, High Court and the District or First Instance Courts shall be determined by law.

Article 78

The Appointment of Judges

1. The president and vice president of the State Supreme Court shall, upon recommendation by the Chief Executive, be appointed by the State Council.
2. The President and Vice President of the High Court and Woreda or First Instance Courts shall be appointed by the Zonal Council on the recommendation of the Zonal Administration.

አስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶችን ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣
ሰ/ ለዞኑ ምክር ቤትና ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል፣
ሸ/ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፹፱ ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው የዞኑን ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ይጠራል፣
ቀ/ በዞኑ ምክር ቤትና በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የተሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ፺1

የዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

1 ምክትል ዋና አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለዋና አስተዳዳሪና ለዞኑ አስተዳደር ምክር ቤት ሆኖ፡-

ሀ) በዋና አስተዳዳሪውና በአስተዳደር ምክር ቤት ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

ለ) ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፡፡

አንቀጽ ፺2

የዞን ዋና አስተዳዳሪ ጽሕፈት ቤት

1 የዞኑ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በዋና አስተዳዳሪው ተመርጦ በሚመደብ አንድ የሥራ ኃላፊ ይመራል፡፡

2 ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት የተደነገገው ድንጋጌ ለዞን አስተዳደር ጽሕፈት ቤት እንደ አግባብነቱ

3. Judges of the Supreme Court, High Court, Woreda or First Instance Court of the State shall be appointed by the State Council on the recommendation of the Judicial Administration Assembly of the State. Particulars shall be determined by law.

4. The State Judicial Administration Council, before submitting nominees of the State’s Supreme and High Court judges and High and Woreda Court judges to the State Council, has the responsibility to solicit and obtain the views of the Federal Judicial Administration Council and Zonal Administration Council respectively on the nominees and to forward those views along with its its recommendations. If the Federal Judicial Administration Council does not submit its view within three months, the State Council may approve the appointments.

5. Matters of code of professional conduct and discipline as well as transfer of judges of any court shall be determined by the State Judicial Administration Council.

6. The President or Vice President of the Supreme Court of the State can be removed from office without his permission:-

A/ When it is confirmed that an action involving a serious crime has been committed,

b/ If he loses significant work ability and

ተፈጻሚ ይሆናል፡፡			
ክፍል ሁለት			
የወረዳ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን			
አንቀጽ 73			
የወረዳ አስተዳደር አደረጃጀት			
1 የወረዳ አስተዳደር ከዞን አስተዳደር በታች የሚደራጅ የመንግሥት አስተዳደር መዋቅር ሆኖ የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፤ -			
<table border="1"> <tr> <td>ሀ/ የወረዳ ምክር ቤት፣</td> </tr> <tr> <td>ለ/ የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት፣</td> </tr> <tr> <td>ሐ/ የወረዳ የዳኝነት አካል፡፡</td> </tr> </table>	ሀ/ የወረዳ ምክር ቤት፣	ለ/ የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት፣	ሐ/ የወረዳ የዳኝነት አካል፡፡
ሀ/ የወረዳ ምክር ቤት፣			
ለ/ የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት፣			
ሐ/ የወረዳ የዳኝነት አካል፡፡			
አንቀጽ 74			
የወረዳ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር			
1 የወረዳ አስተዳደር በተደራጀበት አካባቢ ውስጥ የኢኮኖሚያዊ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ዕቅዶችን ለማዘጋጀትና ለመወሰንም ሆነ የክልሉ መንግሥት አካላት በየጊዜው የሚያወጧቸውን ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል ማናቸውም ሥልጣን ይኖረዋል፤			
2 እያንዳንዱ የወረዳ አስተዳደር አካባቢውን የማልማትና በውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት መብትና ሥልጣኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልል መስተደደሩ የተደራጀበት ዞን			

efficiency,

C/ If he is unable to fulfill his duties and responsibilities due to illness, and

D/ For the reasons mentioned in letters (a), (b) and (c) when the proposal is submitted to the State Council and approved by a majority vote.

7. If the president or vice president commits an offense that removes him from his judicial duties due to his responsibilities, or is unable to perform his duties properly due to illness, he may continue his judicial duties unless it is confirmed by the assembly and decided to be dismissed by the regional council.

Article 79
Establishment of the State Judicial Council
1. The State Judicial Council, where judges are represented by a majority vote, is hereby established;
2. The structure, compositions, powers and functions of the Council shall be determined by law.
CHAPTER EIGHT
Interpreting the Constitution, Establishing Powers and Functions of the Constitutional Matters

<p>የበታች አካል ነው፡፡</p>	<p>Article 80</p>
<p><u>አንቀጽ ፺5</u></p>	<p>Council of Constitutional Inquiry</p>
<p><u>የወረዳ ምክር ቤት አባላት አመራረጥና ተጠሪነት</u></p>	
<p>1 የወረዳ ምክር ቤት አባላት ወረዳው የተደራጀበት አካባቢ ከሚገኙት የቀበሌ ነዋሪዎች መካከል በቀጥታ በሕዝብ ይመረጣሉ፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>1. The Council of Constitutional Inquiry is established by this constitution;</p>
<p>2 የወረዳ ምክር ቤት አባላት ተጠሪነት ለመረጣቸው ሕዝብ ነው፡፡</p>	<p>2. The Council of Constitutional Inquiry shall have eleven members comprising ;</p>
<p><u>አንቀጽ ፺6</u></p>	<p>A/ President of the State Supreme Court, who shall serve as its president;</p>
<p><u>የወረዳ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር</u></p>	
<p>1 የወረዳ ምክር ቤት በተቋቋመበት ወረዳ ውስጥ ከፍተኛው መንግሥታዊ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ተጠሪነቱም ለመረጠው ሕዝብ ነው፡፡</p>	<p>B/ The Vice President of the State Supreme Court, who shall serve as its vice president;</p>
<p>2 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	<p>C/ Six legal experts, appointed by the State Council on recommendation by the Chief Executive, who shall have proven professional competence and high moral standing.</p>
<p>ሀ. የወረዳውን ኢኮኖሚያዊ ልማት፤ ማኅበራዊ አገልግሎቶችና አስተዳደራዊ የሥራ ዕቅዶች፤ ፕሮግራሞችና የበጀት ረቂቅ መርምሮ ያጸድቃል፤</p>	<p>D/ Three members nominated by the Speaker from the members of the Council of Nationalities.</p>
<p>ለ. በወረዳ ውስጥ መሰረታዊ የግብርና ልማት ሥራዎች ወቅቱን ጠብቀው መካሄዳቸውንና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና እንክብካቤ ሥራ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መከናወኑን ይከታተላል፤</p>	<p>3. To ensure the efficiency, the Inquiry may extend its structures and working procedure. The particulars shall be determined by law.</p>
<p>ሐ. ነዋሪው ሕዝብ ለልማት ሥራ በስፋት የሚነሳሳበትና የሚንቀሳቀስበትን አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል፤</p>	

<p>መ. ከምክር ቤት አባላት መካከል አፈ-ጉባዔውን፣ ምክትል አፈ-ጉባዔውን እና ዋና አስተዳዳሪውን በምርጫ ይሰይማል፤ በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርብለትን የወረዳ አስተዳዳሪ ምክር ቤት አባላት ሹመት ያጸድቃል፤</p>	<p>Article 81</p>
<p>ሠ. የራሱን ውስጣዊ የአሠራር ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ያወጣል፤</p>	<p>Interpreting the Constitution</p>
<p>ረ. ዝርዝሩ በሕግ የሚወሰን ሆኖ የመሬት መጠቀሚያ ታክስን የእርሻ ሥራ ገቢ ግብርን፣ የግብርና ውጤቶች ሽያጫ ግብርና ሌሎች የአገልግሎት ታክሶችንና ክፍያዎች መስብሰባቸውን ያረጋግጣል፤</p>	<p>1. When a constitutional dispute arises in the region, it will be decided by the Council of Nationalities.</p>
<p>ሰ. ክልሉ ከሚመድበውና ከሚያስተዳድረው ውጭ ያለውን የወረዳውን የገቢ ምንጭ ይጠቁማል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወስናል፤</p>	<hr/>
<p>ሸ. የፌዴራሉና የክልሉ ሕግጋተ መንግሥታትና ሌሎች ሕጎች እንደተጠበቁ ሆነው የወረዳውን ሠላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ የሚያስችል መመሪያ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፤</p>	<hr/> <p>2. The Council of Nationalities of the Region shall make a decision within thirty days on the constitutional issue presented to it by the Council of Constitutional Inquiry.</p>
<p>ቀ. የወረዳውን ዋና አስተዳዳሪ፣ ሌሎች ባለሥልጣናትንና የሥራ መሪዎችን ለጥያቄ ይጠራል፤ አሠራራቸውንም ይመረምራል ፡፡</p>	<p>Article 82</p>
<p>በ. የራሱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፡፡</p>	<p>Powers and Functions of the Inquiry</p>
<p>አንቀጽ ፺7</p>	<hr/> <p>1. The Council of Constitutional Inquiry shall have powers to investigate constitutional dispute. Should the council, upon consideration of the matters, find it necessary to interpret the constitution, it shall submit its recommendation thereon to the Council of Nationalities.</p>
<p>የወረዳ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ</p>	<hr/>
<hr/>	<hr/> <p>2. When the claim to unconstitutionality of the laws issued by the state organs arises and is submitted to it by a court or a party to dispute, the Inquiry after examining the claim, shall submit its finding to Council of Nationalities for a final decision.</p>
<p>1 የወረዳ ምክር ቤት አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ</p>	<hr/>

<p>ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት ተመርጦ በሚሰየም አፈ ጉባዔ እና ምክትል አፈ ጉባዔ ይመራል፡፡</p>
<p>2 በዚህ ሕገ መንግሥት ስለክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር የተደነገገው ለወረዳ ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ና ምክትል አፈ ጉባዔ እንደ አግባብነቱ ተፈጻሚ ይሆናል፤</p>
<p>3 ምክር ቤቱ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎች ያደራጃል፤</p>

3. When issues of constitutional interpretation arise in the courts, the Council shall:

A/ When he does not find it necessary to interpret the constitution, immediately returns the case to the relevant court. However, any client aggrieved by the decision of the Council can appeal in writing to the Council of Nationalities.

አንቀጽ ፺፩

የወረዳ ምክር ቤት የስብሰባ ጊዜ እና የሥራ ዘመን

B/ If it believes that there is a need for constitutional interpretation, submit its decision to the Council of Nationalities for a final decision.

<p>1 ምክር ቤቱ በየዎስት ወሩ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፡፡</p>
<p>2 ከምክር ቤቱ አባላት ከሁለት ዎስተኛው በላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል፤ የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባው ላይ ከተገኙት አባላት በአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል፡፡</p>
<p>3 የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ አንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል፡፡ የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡</p>
<p>4 የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል፡፡ የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማይደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ ከምክር ቤቱ አባላት አንድ ዎስተኛ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡</p>

4. It may draft and submit rules and procedures, to guide its activities, implement up on approval of concerned body.

CHAPTER NINE

THE STRUCTURE, POWER AND FUNCTIONS OF THE ZONE, WOREDA, AND KEBELE

PART ONE

THE ZONE STRUCTURE, POWER AND FUNCTIONS

Article 83

The Zone Structure

1. The Zone is an administrative hierarchy next to

Region.

2. Each Zone shall have the following components:

a/ The Zonal Council ,

b/ The Zonal Administrative Council ,

c/ The Judiciary.

Article 84

Powers and Functions of the Zonal Council

1. The Zonal Council shall be organized with the representatives elected to the Zonal Council from each Woreda and City administration, including those elected to the Regional Council;

2. Without prejudice to the powers and functions of the Houses of Peoples' Representative, House of Federation, the State Council and the Council of Nationalities, the Councils at the Zonal level shall exercise the highest political powers in the Zone.

3. Without prejudice to the provisions of sub-Article 2 of this Article, each zonal Council is accountable to the people who elected it, and shall have the following powers and functions:-

a/ Determine the working language of the Zone;

አንቀጽ ፶፱

የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት

1 የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የተቋቋመበት ወረዳ ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል ሲሆን ተጠሪነቱም ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለወረዳው ምክር ቤት ነው፡፡

2 የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ እና የወረዳው አስፈጻሚ መሥሪያ ቤት ኃላፊዎች በአባልነት የሚገኙበት አካል ነው፡፡

አንቀጽ ፻

የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1 የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ/ የፌዴራሉና የክልሉ መንግሥታት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

ለ/ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ የአስፈጻሚ አካላት ጽሕፈት ቤቶቻቸውን በበላይነት ያስተባብራል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ ይመራል፤

ሐ/ የወረዳውን የበጀት ረቂቅ ያዘጋጃል፤ ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

መ/ የወረዳውን ሰላምና ጸጥታ ይጠብቃል፤ የወረዳውን

<p>ጸጥታና የፖሊስ አካላት ይመራል፤ ሥራቸውን ያስተባብራል፤</p>	<p>b/ Protect the rights of Nationalities to speak, write, develop their language and preserve their history, and monitor its implementation.</p>
<p>ሠ/ የማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ ዕቅዶችን አዘጋጅቶ ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ ያስጸድቃል፤</p>	<p>c/ Without prejudice to the powers vested in the State Council by this Constitution, it shall enact laws in a manner that does not contradict these laws on matters not covered by federal and state laws. Laws signed by the Speaker of the Zonal Council shall be submitted to the Chief Executive thereby published in Debub Ethiopia Negarit Gazeta.</p>
<p>ረ/ የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃል፤ ያለማል፤ ይንከባከባል፤ ሕዝቡን ለልማት ሥራ በስፋት ያነሳሳል፤</p>	
<p>ሰ/ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ ማናቸውም ቅርሳ ቅርስ አስፈላጊው ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገለት ስለመሆኑ በቅርበት ይከታተላል፤</p>	<p>d/ Examines and approves the Zonal plan and budget based on the plan and budget allocated and approved by the state Council .</p>
<p>ሸ/ በወረዳው ምክር ቤትና በዞን አስተዳደር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡</p>	<p>e/ Select and appoint the Speaker, Deputy Speaker and Chief Administrator from among the members of the Zonal Council .</p>
<p>2 የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በመንግሥታዊ ሥልጣናቸው ለሚፈጽሙት ተግባርና በጋራ ለሚያሳልፉት ውሳኔ በጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡</p>	<p>f/ Examine and approve the appointment of members of the Zonal Administrative Council submitted to it by the Chief Administrator .</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፫1</p>	<p>g/ Appoint presidents and vice-presidents of the High and Woreda courts from among the Judges of the court or competent legal professional on the recommendation of the Chief Administrator.</p>
<p style="text-align: center;">የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አሰያየም እና የሥራ ዘመን</p>	
<p>1 ዋና አስተዳዳሪው በወረዳው ምክር ቤት አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት ከምክር ቤት አባላት በምርጫ ይሰየማል፤</p>	<p>h/ Call and examine the Chief Administrator of the</p>
<p>2 በዚህ ሕገ መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የወረዳው ዋና አስተዳዳሪው የሥራ ዘመን የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ነው፡፡</p>	
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፫2</p>	

<p style="text-align: center;">የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር</p>	<p>Zonal, other officials and leaders for questioning, and their discharge of responsibilities.</p>
<p>1 ዋና አስተዳዳሪው የወረዳው አስተዳደር ሥራ መሪ፣ የአስተዳደሩ ምክር ቤት ስብሰባና የወረዳው አስተዳዳሪ ነው፡፡</p>	<p>4. The Zonal Council organizes necessary sub-committees for its work.</p>
<p>2 ዋና አስተዳዳሪው ለወረዳ ምክር ቤትና ለዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ተጠሪ ሆኖ፡-</p>	<p>5. Organizes its own office.</p>
<p>ሀ/ የወረዳውን አስተዳደር ይወክላል፤</p>	<p style="text-align: center;">Article 85</p>
<p>ለ/ የወረዳውን አስተዳደር ምክር ቤት ይመራል፤</p>	<p style="text-align: center;">The Zonal Council Speakers</p>
<p>ሐ/ የፌዴራሉንና የክልሉን ሕግጋተ መንግስታት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ፕሮግራሞች በወረዳው ውስጥ በትክክል በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤</p>	<p>1. The Zonal Council shall be presided by a Speaker and a Deputy Speaker, which is appointed from among the members of the Council on the proposal of the political party or political parties that obtained the majority of votes in the Council;</p>
<p>መ/ የወረዳውን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት፣ ሌሎች ልዩ ልዩ ተቋማትና በስሩ የሚገኙትን ቀበሌዎች ሥራ በበላይነት ያስተባብራል፣ ይመራል፣ ይቆጣጠራል፤</p>	<p>2. The powers and functions of the Chief and Deputy Speaker of the State Council in this constitution shall apply to the Chief and Deputy Speaker of the Zonal Council as appropriate;</p>
<p>ሠ/ የወረዳው ማኅበራዊ አግልግሎቶች፣ የኢኮኖሚያዊ ልማት ፕሮግራሞች እና ዕቅዶች ወቅቱን ጠብቀው መዘጋጀታቸውን ይቆጣጠራል፣ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤</p>	<p style="text-align: center;">Article 86</p>
<p>ረ/ የወረዳውን ነዋሪ ሕዝብ ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ይጠበቅ ዘንድ ሕግና ሥርዓትን እንዲያስከብሩ የተቋቋሙትን የጸጥታና ፖሊስ ኃይሎችን በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፤</p>	<p style="text-align: center;">Duration and Meeting of the Zonal Council</p>
<p>ሰ/ ለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት፣ ለወረዳው ምክር</p>	<p>1. The duration of the Zonal Council shall be for a term of five years. A new election shall be concluded one month before the end of the Council's term. The new Zonal Council shall begin its work within one month of the end of the</p>

<p>ቤትና ለዞን አስተዳደር በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል፤</p>	<p>previous Zonal Council's term.</p>
<p>ሸ/ የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትን ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ ያሾማል፤</p>	<p>2. The Zonal Council shall hold at least three regular sessions annually.</p>
<p>ቀ/ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 1፻1 ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው የወረዳውን ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ይጠራል፤</p>	<p>3. The presence of two-thirds of the members of the Zonal Council constitutes a quorum. The decision of the Council shall be made by the majority vote of the members.</p>
<p>በ/ በወረዳ ምክር ቤትና ዞን አስተዳደር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡</p>	<p>4. The speaker may call an extra ordinary meeting when the Council is not in regular session. He also obliged to call an extra ordinary meeting at the request of more than one-third of the members.</p>
<p>አንቀጽ ፻3</p>	
<p>የወረዳ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር</p>	
<p>1 የወረዳው ምክትል ዋና አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለዋና አስተዳዳሪና ለወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ሆኖ፡ -</p>	
<p>ሀ) ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤</p>	<p>Article 87</p>
<p>ለ) በወረዳ ዋና አስተዳዳሪው እና በአስተዳደር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል ፡፡</p>	<p>The Zonal Administrative Council</p>
<p>አንቀጽ ፻4</p>	
<p>የወረዳ አስተዳዳሪ ጽሕፈት ቤት</p>	
<p>1 የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ጽሕፈት ቤት በዋና አስተዳዳሪው ተመርጠው በሚመደብ አንድ የሥራ ኃላፊ ይመራል፡፡</p>	<p>1. The highest Executive organ of the Zone is the Zonal Administrative Council , and is accountable to the Zonal Chief Administrator, the Zonal Council and the State Executive Council ;</p>
<p>2 በዚህ ሕገ መንግሥት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽሕፈት ቤት ሥልጣንና ተግባር አስመልክቶ የተደነገጉት</p>	<p>2. The Zonal Administrative Council shall be established consisting of the Chief Administrator, Deputy Administrator and heads of the Zonal Executive departments.</p> <p>3. Members of the Zonal Administrative Council are collectively responsible for their decisions and</p>

<p>የወረዳውን ዋና አስተዳዳሪ ጽሕፈት ቤት በሚመለከት እንደ አግባብነታቸው ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡</p>	<p>actions.</p>
<p><u>ክፍል ሦስት</u></p>	<p>Article 88</p>
<p><u>የከተማ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን</u></p>	<p>Powers and Functions of the Zonal Administrative Council</p>
<p><u>አንቀጽ ፩5</u></p>	<p>The Zonal Administrative Council shall have the following powers and functions:</p>
<p><u>የከተማ አስተዳደር አደረጃጀት</u></p>	<p>1. Ensure the implementation of State Council and Federal Government bodies laws and decisions in the Zone;</p>
<p>1 በክልሉ የሚገኙ ከተሞች የየራሳቸው አደረጃጀት እና የአስተዳደር ሥርዓት የሚኖራቸው ሆኖ እያንዳንዱ ከተማ አስተዳደር የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-</p>	
<p>ሀ/ ምክር ቤት፣</p>	<p>2. Determine the Structure of executive bodies, direct and supervise their work;</p>
<p>ለ/ የአስተዳደር ምክር ቤት፣</p>	<p>3. Draw up Zonal draft budget, submits it to the Zonal Council, and implement up on approval;</p>
<p>ሐ/ የዳኝነት አካል፡፡</p>	<p>4. Formulate economic and social development policies that are consistant with State policies and strategies; submit it to the Zonal Council and implement same upon approval;</p>
<p>2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ የሚገኙ ከተሞች የአስተዳደርና የአደረጃጀት ሥርዓት በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	
<p>3 ከተሞች ካላቸው የኢኮኖሚያዊ ዕድገት፣ ልማትና ማኅበራዊ አገልግሎት አንጻር የተለያየ ደረጃ ይኖራቸዋል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡</p>	<p>5. Ensure compliance with law and order in the Zonal;</p>
<p><u>ክፍል አራት</u></p>	<p>6. Issue directives that do not contradict with the state constitution and other laws;</p>
<p><u>የቀበሌ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን</u></p>	<p>7. Ensure the preservation and take care of the antiquities, heritage and natural resources of the Zonal;</p>
<p><u>አንቀጽ ፩6</u></p>	<p>8. Submit its view to the State Judicial Administrative</p>

<p align="center"><u>የቀበሌ አስተዳደር አደራጃጀት</u></p>	<p>Council on the nominee of High and Woreda Courts Judges.</p>
<p>1 የቀበሌ አስተዳደር የክልሉ የመጨረሻ መንግሥታዊ አስተዳደር እርከን ሲሆን ተጠሪነቱ እንደአግባብነቱ ለታቀፈበት የወረዳ ወይም የከተማ አስተዳደር ነው፡፡</p>	<p>9. Perform other duties and functions provided by law from the Zonal Council and the State Council.</p>
<p>2 የቀበሌ አስተዳደር የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-</p>	<p align="center">Article 89</p>
<p>ሀ/ የቀበሌ ምክር ቤት፣</p>	<p align="center">Appointment and the Term of Mandate of the Chief Administrator of the Zonal</p>
<p>ለ/ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት፣</p>	<p>1. The Chief Administrator shall be elected, upon recommendation by the political party or a combination of political parties that have the greatest number of seats in the Zonal Council;</p>
<p>ሐ/ የቀበሌ ማኅበራዊ ፍርድ ቤት፡፡</p>	<p>2. Unless otherwise provided in this constitution, the term of office of the Chief Administrator is for the duration of the mandate of the Zonal Council.</p>
<p></p>	<p></p>
<p align="center"><u>አንቀጽ ፻7</u></p>	<p align="center">Article 90</p>
<p align="center"><u>የቀበሌ ምክር ቤት</u></p>	<p align="center">Powers and Functions of the Chief Administrator of the Zonal</p>
<p>1 የቀበሌ ምክር ቤት የቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተቋቁሟል፡፡</p>	<p>1. The Chief Administrator is the Leader, Chairman of the Administrative Council and Administrator of the Zone.</p>
<p>2 የቀበሌ ምክር ቤት አባላት በቀጥታ በቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ የሚመረጡ ይሆናሉ፤ ተጠሪነታቸውም ለመረጠው ሕዝብ ነው፡፡</p>	<p>2. The Chief Administrator is accountable to the Zonal Council and the Chief Executive and he shall:</p>
<p align="center"><u>አንቀጽ ፻8</u></p>	<p>a /Direct, coordinate and represent the Zonal Administrative Council ;</p>
<p align="center"><u>የቀበሌ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር</u></p>	<p>b/ Ensure the proper implementation of the Federal</p>
<p>የቀበሌ ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	<p></p>
<p>1 የበላይ የሆኑት የመንግሥት አካላት ከሚያወጧቸው ፖሊሲዎችና ሕጎች ጋር በማይቃረን መንገድ በአከባብ</p>	<p></p>

<p>ጉዳዮች የአፈፃፀም መመሪያ ያወጣል፡፡</p>	<p>and State constitutions, policies, laws, regulations, directives, guidelines and programs in the Zone;</p>
<p>2 አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የቀበሌውን አፈ-ጉባዔ፤ ምክትል አፈ-ጉባዔና ዋና አስተዳዳሪ በምርጫ ይሰይማል፡፡</p>	<p>c/ Select the members of the Zonal Administrative Council, and submit them for approval by Zonal Council;</p>
<p>3 በቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ተመርጦ የሚቀርብለትን የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት ያጸድቃል፡፡</p>	<p>d/ Select nominees for the post of the President and Vice President of the High Court and Woreda or First Instance Court, from among judges of High or Woreda Court, or from competent legal professionals;</p>
<p>4 በቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ተመርጠው የሚቀርቡለትን የማኅበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ሹመት ያጸድቃል፡፡</p>	<p>e/ Direct and Control, the security and police forces that maintain law and order in order to maintain the peace and security of the zone;</p>
<p>5 የበላይ በሆኑ የመንግሥት አካላት የሚሰጡትን የማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አስተዳደራዊ ዕቅዶችንና ፕሮግራሞችን ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ የሚወልዱትን መርሃ ግብር ያወጣል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፤</p>	<p>f / Direct, control and supervise the lower administrative levels and executive offices in the Zone;</p>
<p>6 ለቀበሌ ነዋሪ ሕዝብ የሚጠቅሙ ሌሎች ተጨማሪ ዕቅዶችን ያወጣል፤ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተላል፡፡</p>	<p>g/ Submit periodical reports to the Zonal Council and the Chief Executive;</p>
<p>7 የቀበሌውን ሕዝብ ለልማት ሥራና የተፈጥሮ ሀብት ልማት፤ ጥበቃና እንክብካቤ የሚነሳሳበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤</p>	<p>h/ Subject to the provisions of Article 89 Sub-Article 2 of this Constitution, the Chief Administrator shall convene the Constituent Assembly of the Zonal Council ;</p>
<p>8 የቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ ሰላምና ደህንነት መጠበቁንና ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤</p>	<p>i/ Perform other duties assigned to him by the Zonal Council and the Chief Executive.</p>
<p>9 የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪና ሌሎችን ባለሥልጣናትን ለጥያቄ ይጠራል፤ አሰራራቸውንም ይመረምራል፤</p>	
<p>0 ምክር ቤቱ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎች ያደራጃል፤</p>	
<p>01 የምክር ቤቱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፤ በበላይነት ይመራል፡፡</p>	

አንቀጽ ፻፱	
የቀበሌ ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ	Article 91
<p>1 የቀበሌ ምክር ቤት ከአባላቱ መካከል በሚመረጡ አፈ ጉባኤ እና ምክትል አፈ ጉባኤ ይመራል፤</p> <p>2 በዚህ ሕገ መንግሥት ስለክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ ሥልጣንና ተግባር አስመልክቶ የተደነገጉት ለቀበሌ ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ እንደ አግባብነቱ ተፈጻሚ ይሆናል፤</p> <p>3 ምክትል አፈ-ጉባኤው በአፈ-ጉባኤ ተለይቶ የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፡፡ አፈ-ጉባኤው በማይገኝበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፡፡</p>	<p style="text-align: center;">Powers and Functions of the Deputy Chief Administrator of the Zone</p> <p>1. The Deputy Chief Administrator is accountable to the Chief Administrator and the Zonal Administrative Council and shall:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Performs the tasks assigned by the Chief Administrator and the Administrative Council;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Act on behalf of the Chief Administrator in his absence or unable to exercise his powers and functions;</p>
አንቀጽ ፻፲፬	
የቀበሌ ምክር ቤት የሥራ ዘመን	Article 92
<p>1 የቀበሌ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን በወር አንድ ጊዜ ያካሂዳል፡፡</p> <hr/> <p>2 ከቀበሌ ምክር ቤት ከሁለት ሦስተኛ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ ውሳኔ ስብሰባው ላይ በተገኙ የምክር ቤቱ አባላት አብላጫ ድምፅ ይተላለፋል፡፡</p> <p>3 የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን አንድ የምርጫ ዘመን ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ አንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል፡፡ የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡</p> <p>4 ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አንድ ሦስተኛ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ</p>	<p style="text-align: center;">Office of the Chief Zonal Administrator</p> <p>1. Office of the Zonal chief Administrator shall be directed by head of office assigned by the Chief Administrator;</p> <p>2. The powers and functions of the office of the state Chief Executive shall be applicable to the Office of Zonal Chief Administrator as appropriate.</p> <p style="text-align: center;">PART TWO</p> <p style="text-align: center;">Structure and Power of he Woreda Administration</p>

<p>እንዲጠራ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡</p>	<p>Article 93</p>
	<p>The Structure of the Woreda Administration</p>
	<p>1. The Woreda administration is an Administration structure organized next to the Zonal Administration hierarchy and comprise;</p>
<p><u>አንቀጽ ፻፲</u></p>	
<p><u>የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት</u></p>	<p>a/ The Woreda Council ,</p> <p>b/ The Woreda Administrative Council, and</p> <p>C/ The Woreda Court.</p>
	<p>Article 94</p>
	<p>Powers and Functions of the Woreda Administration</p>
<p>1 የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በቀበሌው ምክር ቤት በተጨማሪ ተመርጠው የሚሰየሙ በቀበሌው ውስጥ ከሚገኙ የማኅበራዊ እና አገልግሎት ሰጪ የመንግሥት ተቋማት ሠራተኞችና ኃላፊዎች በአባልነት የሚገኙበትና የበላይ በሆኑ አካላት የሚወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች አስፈጻሚ የበታች አካል ነው፡፡</p>	<p>1. The Woreda Administration shall have all powers necessary to prepare, determine and implement within its own administrative area, plans of economic development and social services and to enforce laws policies, regulations and directives enacted by the Regional State;</p>
<p>2 የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ፣ ለቀበሌ ምክር ቤት እና ለወረዳው ወይም ከተማ አስተዳደር ይሆናል፡፡</p>	<p>2. Without prejudice to the powers and rights to develop its own area and determine its own internal affairs, it shall be a subordinate to the Regional State and Zone;</p>
<p>3 የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በግልና በወል የቀበሌውን አስተዳደር ሥራ ይመራሉ፣ ያስተባብራሉ፤</p>	
<p>4 የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ለሚያሳልፉት ወሳኔ እና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡</p>	
<p><u>አንቀጽ ፻፲፩</u></p>	
<p><u>የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር</u></p>	
<p>1 የዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፻፲፱ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	
	<p>ሀ/ የቀበሌው ምክር ቤት የሚነድፋቸውን የልማት ዕቅዶችና</p>

<p>ፕሮግራሞችን በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ ያውላል፡፡ የራሱን የልማት ዕቅዶች ይነድፋል፤ ለቀበሌው ምክር ቤት እያቀረበ ያስጸድቃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤</p>	<p>Article 95</p>
<p>ለ/ በቀበሌው ውስጥ የሚካሄዱ የማኅበራዊ አገልግሎት ዕቅዶች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤</p>	<p>Election of Members of the Woreda Council and Accountability</p>
<p>ሐ/ የቀበሌው ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ያደርጋል፤</p>	<p>1. Members of the Woreda Council shall be directly elected by the people from among the residents of the Kebele within the Woreda. The particulars shall be determined by law.</p>
<p>መ/ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንክብካቤና ልማት ሥራ በከፍተኛ ደረጃ እንዲካሄድ ያደርጋል፤ ሕዝቡን ለልማት ሥራ ያነሳሳል፤ ያስተባብራል፤</p>	<p>2. Woreda Council members are accountable to the people who elected them.</p>
<p>ሠ/ በአካባቢ ለሚገኙት ቅርሳ ቅርስ ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ያደርጋል፤ በጥቅም ላይ ስለሚውሉበት መንገድም የበላዩ ለሆኑት አካላት ያሳውቃል፤</p>	<p>Article 96</p>
<p>ረ/ በቀበሌው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡</p>	<p>Powers and Functions of the Woreda Council</p>
<p>2 የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት የሥራ ዕቅዶችን የሚነድፈው አፈጻጸማቸውን የሚከታተለውና የሚገመግመው በየጊዜው እየተገናኘ ይሆናል፡፡</p>	<p>1. The Woreda Council is the highest authority of the Woreda. It is accountable to the people of the Woreda.</p> <p>2. Without prejudice to sub Article 1 of this Article, the Woreda Council shall have the following powers and Functions:</p>
<p><u>አንቀጽ ፻፬</u></p>	<p>a. Examine and approve economic development, Social services, administrative plans, programs and budgets of the Woreda;</p>
<p><u>የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ አሰያዥና የሥራ ዘመን</u></p>	<p>b. Follow up the timely undertaking of basic agricultural development activities through out the Woreda, with special attention given to the accomplishment of the task with regard to the development, protect and care of natural resources;</p>
<p>1 የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪው ከቀበሌው ምክር ቤት አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት በምርጫ ይሰየማል፤</p>	<p>c. Create the favorable condition and mobilize</p>
<p>2 በዚህ ሕገ መንግስት በሌላ አኳኋን ካልተገለጸ በስተቀር</p>	

<p>የዋና አስተዳዳሪው የሥራ ዘመን የቀበሌ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡</p>	<p>the people of resident for development activities.</p>
<p>አንቀጽ ፻ፀ፪</p>	<p>d. Appoint the speaker, deputy speaker and the Chief Administrator from among the members of the Council, and approve the appointment of the members of the Woreda Administration Council up on recommendation by the Chief Administrator;</p>
<p>የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር</p>	<p>e. Issue its own rules of procedure;</p>
<p>1 የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌዉ ምክር ቤትና ለወረዳ ወይም ከተማው አስተዳደር ሆኖ የቀበሌ አስተዳዳሪና የሥራ መሪ ነዉ፤</p>	<p>f. Insure the timely collection of land use tax, agricultural products sale tax, agricultural income tax, and other tax and payments. The details shall be determined by law.</p>
<p>2 የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	
<p>ሀ/ የቀበሌውን አስተዳደር ምክር ቤት ይሰበስባል፤ ይመራል፤</p>	<p>g. Point out income resources other than those allocated and administered by the region. The details shall be determined by law.</p>
<p>ለ/ የበላዩ በሆኑት የመንግሥት አካላት የሚወጡትን ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች እና ዕቅዶችን በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤</p>	<p>h. Consistent with the Federal and Regional Constitutions and other laws, issue directives to ensure peace and security of the Woreda;</p>
<p>ሐ/ እጩ የቀበሌ ማኅበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞችን በቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አማካይነት እንዲጣራ ካደረገ በኋላ ለቀበሌው ምክር ቤት አቅርቦ ያሾማል፤</p>	<p>i. Call and request the Chief Administrator and other officials and investigate the discharge of their responsibilities.</p>
<p>መ/ ለቀበሌዉ አስተዳደር ምክር ቤት፣ ለቀበሌ ምክር ቤት፣ ለነዋሪዉ ሕዝብና ለተደራጀበት ወረዳ ወይም ከተማ አስተዳደር በየጊዜዉ የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤</p>	
<p>ሠ/ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላትን ለቀበሌው ምክር ቤት በማቅረብ ያሾማል፡፡</p>	
<p>ረ/ የዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፻ፀ፮ ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው</p>	

<p>የቀበሌውን ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ይጠራል፤</p>	<p>j. Organizes its own office.</p>
<p>ሰ/ በቀበሌው ምክር ቤትና በሚመለከተው ወረዳ አስተዳደር ወይም ከተማ አስተዳደር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤</p>	<p style="text-align: center;">Article 97</p> <p style="text-align: center;">The Speaker of the Woreda Council</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፱፬</p>	<p>1. The Woreda Council presides by the Speaker and Deputy Speaker, elected upon the recommendation by the political party or political parties that has greatest number in the Council;</p>
<p style="text-align: center;">የቀበሌ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር</p>	<p>2. Powers and Functions specified for the Speaker and Deputy Speaker of the State Council in this constitution is accordingly apply to the Speaker and Deputy Speaker of the Woreda Council;</p>
<p>የቀበሌ ምክትል ዋና አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለዋና አስተዳዳሪና ለቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ሆኖ፡-</p> <p>1) ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፡፡</p> <p>2) በቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት እና በቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ ተለይቶ የተሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤</p>	<p>3. The Woreda Council organizes necessary sub-committees for its activities;</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፱፭</p>	<p style="text-align: center;">Article 98</p> <p style="text-align: center;">Session and Term of Mandate of the Woreda Council</p>
<p style="text-align: center;">የቀበሌ አስተዳዳሪ ጽሕፈት ቤት</p>	<p>1. The Woreda Council shall hold regular session every three months.</p>
<p>1 የቀበሌ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት የአስተዳደር ምክር ቤቱ ሥራዎች የሚከናወኑበት ጽሕፈት ቤት ሆኖ ያገለግላል ፡፡</p> <p>2 ጽሕፈት ቤቱን በበላይነት የሚመራው የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ ይሆናል፡፡</p>	<p>2. The presence at a meeting of two-third of the members of the Woreda Council constitutes a quorum. The decision of Council shall be passed by majority members present at meeting.</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፱፮</p>	

የቀበሌ ማኅበራዊ ፍርድ ቤት

1 የቀበሌ ማኅበራዊ ፍርድ ቤት የቀበሌው ማኅበራዊ የዳኝነት አካል ሆኖ በዚህ ሕገ መንግሥት ተቋቁሟል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

2 የማኅበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 108 ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር በተደነገገው መሰረት የሚሾሙ ይሆናል፡፡

ምዕራፍ አሥር

የክልሉ ፖሊሲ መርሆዎችና ዓላማዎች

አንቀጽ ፻ፀ

ዓላማዎችና መርሆዎች

1 ማንኛውም የመንግሥት አካል የፌዴራሉንና የክልሉን ሕግጋተ መንግሥታት፣ ሌሎች ሕጎችንና ፖሊሲዎችን በሥራ ላይ ሲያውል በዚህ ምዕራፍ በተመለከቱ መርሆዎችና ዓላማዎች ላይ መመስረት አለበት፡፡

2 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ “መንግሥት” ማለት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት ማለት ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፻ፀ፱

ፖለቲካ ነክ ዓላማዎች

1 መንግሥት በዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ በመመስረት የክልሉ ሕዝብ በሁሉም ደረጃ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት፤

2 የክልሉ መንግሥት የብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦችን ማንነት የማክበር፣ በዚህ ላይ በመመርኮዝ በመካከላቸው

3. The term of office of the Woreda Council shall be five years. A new election shall be held one month before the end of the Council’s term. The new Woreda Council shall begin its work within one month of the end of the previous Woreda Council.

4. The Woreda Council meeting shall be held openly. The speaker may call an extra ordinary meeting when the Council is not in regular session. If more than one-third of the members of the Council request an extra ordinary meeting, the speaker is obliged to call the meeting of the Council.

Article 99

Administrative Council of the Woreda

1. The Administrative Council is the highest executive organ of the Woreda. It is accountable to the Chief Administrator and Woreda Council.

2. The Woreda Administrative Council comprises of the Chief and Deputy Administrators, and heads of offices.

Article 100

Powers and Functions of the Woreda Administrative

<p>እኩልነትን፣ አንድነትን እና ወንድማማችነትን የማጠናከር ግዴታ አለበት፡፡</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፫፤</p>
<p style="text-align: center;">ኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች</p>
<p>1 የክልሉ መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ባላቸው እውቀትና ሀብት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ የመቀየስ ኃላፊነት አለበት፤</p>
<p>2 የክልሉ ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል እኩል ዕድል እንዲኖራቸው ለማድረግና ሀብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሚከፋፈሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት፡፡</p>
<p>3 መንግሥት በልማት ወደኋላ ለቀሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች ልዩ ድጋፍ ያደርጋል፡፡</p>
<p>4 የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ እንዳይደርስ መከላከልና አደጋው ሲደርስም ለተጎጂው እርዳታ በወቅቱ እንዲደርስ ማድረግ አለበት፡፡</p>
<p>5 መንግሥት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን በሕዝብ ስም በይዘታው ስር በማድረግ ለሕዝቡ የጋራ ጥቅምና እድገት እንዲውሉ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡</p>
<p>6 የክልሉ ልማት ፖሊሲዎችና ኘሮግራሞች ሲዘጋጁ ሕዝቡ እንዲሳተፍ ማድረግ አለበት። የሕዝቡንም የልማት እንቅስቃሴዎች መደገፍ አለበት፡፡</p>
<p>7 የክልሉ መንግሥት የሕዝቡን ዕውቀት፣ ጉልበትና ገንዘብ በማቀናጀት ፈጣን ልማትና ዕድገት የሚረጋገጥበትን መንገድ መቀየስ አለበት፡፡ ሕዝቡ በክልሉ የኢኮኖሚ</p>

Council
<p>1. Woreda Administrative Council shall have the following powers and Functions:</p>
<p>a/ Implement policies, laws, regulations, directives, plans ,and programs issued by the State and Federal Government.</p>
<p>b/ Coordinate the executive offices of the Woreda, hierarchically supervise, monitor, and direct their activities.</p>
<p>c/ Prepare the Woreda’s annual budget, submit it to the Council, and implement same upon approval.</p>
<p>d/ Maintain peace and security of the Woreda and coordinate security and police activities.</p>
<p>e/ Prepare socio-economic and administrative plans and submit it to the Woreda Council for approval.</p>
<p>f/ It shall Preserve, protect, develop natural resources and mobilize the inhabitants for development activities.</p>
<p>g/ Preserve and take care for all antiquities found in the Woreda.</p>

<p>እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እንዲኖረው ማድረግ አለበት፡፡ ስለሆነም ሕዝቡ ዕቅዶችንና ፖሊሲዎችን በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በማስፈጸምና በመገምገም መሳተፍ አለበት፡፡</p>	<p>h/ Perform other duties assigned to it by the Woreda Council and Zonal Administrative Council.</p>
<p>8 መንግሥት በኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በእኩልነት የሚሳተፉበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነት አለበት፡፡</p>	<p>2. In all its decision and action taken in their government's authority, the members Woreda Administrative Council are collectively responsible.</p>
<p>9 መንግሥት የሠራተኛውን ሕዝብ ጤንነት፣ ደህንነትና የኑሮ ደረጃ ለመጠበቅ መጣር አለበት፡፡</p>	
<p style="text-align: center;"><u>አንቀጽ ፻፳1</u></p>	<p style="text-align: center;">Article 101</p>
<p style="text-align: center;"><u>ማኅበራዊ ነክ ዓላማዎች</u></p>	<p style="text-align: center;">Appointment and Term of Mandate of the Woreda Chief Administrator</p>
<p>1 የክልሉ መንግሥት አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች የትምህርት፣ የጤና አገልግሎት፣ የንጹህ ውሃ፣ የመኖሪያ ቤት እና የማኅበራዊ ዋስትና እንዲኖራቸው ያደርጋል፤</p>	<p>1. The Chief Administrator shall be elected, upon recommendation by the political party or a combination of political parties that have the greatest seats in the Woreda Council;</p>
<p>2 ትምህርት በማናቸውም ረገድ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ አመለካከቶች እና ከባሕላዊ ተፅዕኖዎች ነፃ በሆነ መንገድ መካሄድ አለበት፡፡</p>	<p>2. Unless otherwise provided in this constitution, the term of office of the Chief Administrator is for the duration of the mandate of the Woreda Council.</p>
<p style="text-align: center;"><u>አንቀጽ ፻፳2</u></p>	<p style="text-align: center;">Article 102</p>
<p style="text-align: center;"><u>ባሕል ነክ ዓላማዎች</u></p>	<p style="text-align: center;">Powers and Functions of Woreda Chief Administrator</p>
<p>1 የክልሉ መንግሥት መሰረታዊ መብቶችንና ሰብዓዊ ክብርን እንዲሁም ዲሞክራሲንና ሕገ መንግሥቱን የማይቃረኑ ባሕሎችና ልማዶች በእኩልነት እንዲጎለብቱና እንዲያደጉ የመርዳት ኃላፊነት አለበት፡፡</p>	<p>1. The Chief Administrator is the head of the Woreda administration, the chairman of the administrative Council, and the administrator of the Woreda.</p>
<p>2 የተፈጥሮ ሀብቶችንና የታሪክ ቅርሶችን መጠበቅ የመንግሥትና የሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ግዴታ ነው፡፡</p>	<p>2. The Chief Administrator is accountable to the Woreda Council and the Chief Administrator of the</p>

<p>3 የክልሉ መንግሥት አቅም በፈቀደ መጠን ኪነ ጥበብን፤ ሳይንስና ቴክኖሎጂን የማስፋፋት ግዴታ አለበት፡፡</p>	<p>Zone:</p>
	<p>a/ Represent the Woreda Administration;</p>
<p>አንቀጽ ፻፳3</p>	<p>b/ Direct the Woreda Administrative Council; ,</p>
<p>የአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ዓላማዎች</p>	<p>c/ Ensure the proper implementation of the Federal and State laws, regulations, guidelines, and programs in the Woreda;</p>
<p>1 መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪ ንጹህና ጤናማ አካባቢ እንዲኖረው የመጣር ኃላፊነት አለበት፡፡</p>	
<p>2 ማንኛውም የኢኮኖሚ ልማት እርምጃ የአካባቢውን ደህንነት የማያናጋ መሆን አለበት፡፡</p>	<p>d/ Coordinate, direct, control over the members of the Woreda Administrative Council, various institutions, and the kebeles within the Woreda;</p>
<p>3 የሕዝብን የአካባቢ ደህንነት የሚመለከት ፖሊሲና ንግግርም በሚነደፍበትና ሥራ ላይ በሚውልበት ጊዜ የሚመለከተው ሕዝብ ሀሳቡን እንዲገልጽ መደረግ አለበት፡፡</p>	
<p>4 መንግሥትና የክልሉ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን የመንከባከብ ግዴታ አለባቸው፡፡</p>	<p>e/ Follow-up and control timely preparation and implementation of the social services, economic development programs and plans;</p>
<p>ምዕራፍ አሥራ አንድ</p>	<p>f/ Direct and control Police and security forces, which are established to enforce laws and maintain order, ensure the peace and security of the residents of Woreda;</p>
<p>ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች</p>	
<p>አንቀጽ ፻፳4</p>	<p>g/ Submit periodical reports to the Woreda Council, Woreda Administrative Council, and Zonal Administration;</p>
<p>ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ</p>	
<p>1 የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፺3 ንዑስ አንቀጽ (1) (ለ) እና በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፳8 ንዑስ አንቀጽ 7 በተሰጠው ሥልጣን መሰረት ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል</p>	

<p>በሽታ ሲከሰት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጥቶ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡</p>
<p>2 የመስተዳድር ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባወጣበት በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አፈገባዬው የክልሉ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ማሳወቅና የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ማስጸደቅ አለበት፡፡ አዋጁ በምክር ቤቱ ሁለት ሦስተኛ ድምፅ ተቀባይነት ካላገኘ ወዲያውኑ ይሻራል፡፡</p>
<p>3 የመስተዳድር ምክር ቤት ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልሉ ምክር ቤት ተቀባይነት ካገኘ ሊቆይ የሚችለው ለስድስት ወራት ብቻ ይሆናል፡፡ ሆኖም የክልሉ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ሲወስን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በየአራት ወሩ እንዲታደስ ለማድረግ ይችላል፡፡</p>
<p>4 የመስተዳድር ምክር ቤትና የክልሉ ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ ሥር የሚያወጣቸው ደንቦችና የሚወስዳቸው እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 05፣ 06፣ 08(1) እና (2)፣ ፳1 ንዑስ አንቀጽ (1)፣ ፳4 (1) ፳5፣ ፳7(1) እና በአንቀጽ ፴9 ላይ የተቀመጡትን መብቶች የሚገድቡ መሆን የለባቸውም፡፡</p>

አንቀጽ ፻፳5

የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ

<p>1 በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጀበት ወቅት የክልሉ ምክር ቤት ከአባላቱ እና ከሕግ ባለሙያዎች መርጦ የሚመድባቸው ሰባት አባላት ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ማቋቋም ይችላል፡፡ ቦርዱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልል ምክር ቤት በሚጸድቅበት ጊዜ ይቋቋማል፡፡</p>
<p>2 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ</p>

<p>h/ Submit for approval to Woreda Council nominees for membership of Woreda Administrative Council;</p>
<p>i/ Without prejudice to Article 101, sub-Article 2 of this Constitution, the Chief Administrator shall call the new Constituent Assembly of each Woreda Council;</p>
<p>j/ Perform other duties assigned to him by the Woreda Council and Zonal Administrative Council.</p>

Article 103

Powers and Functions of the Woreda Deputy Chief Administrator

<p>1. Deputy chief Administrator is accountable to the Chief Administrator and the Woreda administration Council and shall:</p>
<p>a. Act on behalf of the Chief Administrator when he is absence or unable to perform his duties;</p>
<p>b. Perform other duties assigned by the Woreda Chief Administrator and the Administrative Council.</p>



Article 104

Office of the Woreda Administrator

<p> </p>

<p>የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	<p>1. Office of Woreda Chief Administrator shall be headed by head of office assigned by the Chief Administrator.</p>
<p>ሀ/ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት የታሰሩትን ግለሰቦች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ ማድረግና የታሰሩበትን ምክንያት መግለጽ፤</p>	<p>2. Powers and functions specified for State Executive in this constitution shall accordingly applicable to office of Woreda Chief Administrator.</p>
<p>ለ/ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት የሚወሰዱት እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢ-ሰብዓዊ አለመሆናቸውን መቆጣጠርና መከታተል፤</p>	
<p>ሐ/ ማናቸውም የተወሰደ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ ኢ-ሰብዓዊ መሆኑን ሲያምንበት ርዕሰ መስተዳድሩ ወይም የመስተዳድሩ ምክር ቤት እርምጃውን እንዲያስተካክል ሀሳብ መስጠት፤</p>	<p style="text-align: center;">Part Three</p>
<p>መ/ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃዎች ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት የፈጸሙ ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ፤</p>	<p style="text-align: center;">The City Administration and Powers</p>
<p>ሠ/ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲቀጥል ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብ ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ፡፡</p>	<p style="text-align: center;">Article 105</p>
<p style="text-align: center;">አንቀጽ ፻፳፭</p>	<p style="text-align: center;">The City Administration</p>
<p style="text-align: center;">ስለ ክልሉ ዋና ኦዲተር መቋቋምና ሥልጣን</p>	<p>1. The cities in the state shall have their own structure and administration system, and each city administration shall have the following organs:</p>
<p>1 የክልሉ ዋና ኦዲተር ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ይሆናል፤</p>	<p>a/ The City Council ,</p>
<p>2 የክልሉ ዋና ኦዲተር የክልሉ መስተዳድር ተቋማትና የሌሎች መሥሪያ ቤቶችን ሂሳቦችን በመቆጣጠር በክልል ምክር ቤት የፀደቀ ዓመታዊ በጀት በበጀት ዓመቱ ለተሰሩ ሥራዎች በሚገባ መዋሉን መርምሮ ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፡፡</p>	<p>b/ The City Administration Council ,</p>
<p>3 የክልሉ ዋና ኦዲተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በቀጥታ</p>	<p>c/ The City Judiciary.</p>
<p>2) Without prejudice to sub-Article 1 of this Article, the structure, administration, powers, and functions of the cities shall be determined by law.</p> <p>2. Cities shall have different levels in terms of their economic growth, development and social services.</p>	

ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያጸድቃል፡፡	The particulars shall be determined by law.
4 የክልሉ ዋና ኦዲተር ዝርዝር ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል፡፡	PART FOUR
	ADMINISTRATION AND POWERS OF THE KEBELE
	Article 106
<u>አንቀጽ ፻፳፯</u>	The Structure of Kebele Administration
<u>የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ ስለማመንጨት</u>	
አንድ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ በክልሉ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ወይም በብሔረሰቦች ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ወይም በክልሉ ከሚገኙት የዞን ምክር ቤቶች ውስጥ አንድ ሦስተኛ ምክር ቤት በአብላጫ ድምፅ የደገፉት ከሆነ ለወይይትና ለወሳኔ ለመላው የክልሉ ሕዝብና የሕገ መንግሥቱ መሻሻል ለሚመከሉታቸው ክፍሎች ይቀርባል፡፡	1. The Kebele administration is the last administrative hierarchy of the region, and accountable to the Woreda or City in which it is located.
<u>አንቀጽ ፻፳፱</u>	2. The Kebele administration shall comprise:
<u>ሕገ መንግሥቱን ስለማሻሻል</u>	a/ The Kebele Council ,
	b/ The Kebele Administrative Council ; and
<u>ሕገ መንግሥቱን ስለማሻሻል</u>	c/ The Kebele Social Court.
1 ይህ አንቀጽ የሚሻሻለው በሚከተለው አኳኋን ብቻ ይሆናል፡-	
ሀ) ሁሉም የዞን ምክር ቤቶች የቀረበውን ማሻሻያ በድምፅ ብልጫ ሲያጸድቁት እና	Article 107
ለ) የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ የቀረበውን ማሻሻያ ሀሳብ ሲያጸድቁት ነው፡፡	The Kebele Council
2 የዚህ ሕገ መንግሥት ምዕራፍ ሁለት እና ሦስት ድንጋጌዎች	1. The Kebele Council established to be the highest authority of the Kebele; 2. The Members of the Kebele Council shall be directly elected by the people and shall be

<p>የሚሻሻሉት የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት ምዕራፍ ሁለት እና ሦስት ድንጋጌዎች ሲሻሻሉ ብቻ ይሆናል፡፡ ይህ ማሻሻያ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ይጻፍዋል፡፡</p>	<p>accountable to the people which elected them.</p>
<p>3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ከተጠቀሰው ውጭ ያሉት የሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት በሚከተለው አኳኋን ብቻ ይሆናል፡-</p>	<p style="text-align: center;">Article 108</p> <p style="text-align: center;">Powers and Functions of the Kebele Council</p>
<p>ሀ) የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት በጋራ ስብሰባ በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ሲያጸድቁት እና</p>	<p>The Kebele Council shall have the following powers and functions:</p>
<p>ለ) በክልሉ ከሚገኙ የዞን ምክር ቤቶች ውስጥ ሁለት ሦስተኛው በአብላጫ ድምፅ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸድቁት ነው፡፡</p>	<p>1. Issue directives on local matters in consistence with policies, laws, regulations, and directives enacted by its superior bodies.</p>
<p style="text-align: center;"><u>አንቀጽ ፻፳፱</u></p>	<p>2. The Kebele Council approves the Speaker, Deputy Speaker, and Chief Executive, appointed by election upon the recommendation of the political party or political parties that have the majority of votes in the Woreda Council;</p>
<p style="text-align: center;"><u>ቀድሞ ሲል የተመረጡ ተመራጮችና ስለተሾሙ ዳኞች</u></p>	<p>3. Approves the appointment of members of the Kebele administrative Council, presented by the Chief Administrator.</p>
<p>1 በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት ሲያገለግሉ የነበሩ የክልል ምክር ቤት እና የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባላት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት እና የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባል ሆነው ይቀጥላሉ፡፡</p>	<p>4. Approve the appointment of Judges of the Social Court nominated by the chief Administrator.</p>
<p>2 በክልሉ በየእርከኑ በሚገኙ ምርጫ ክልሎች ተመርጠው በማገልገል ላይ ያሉት ተመራጮች እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት አባላት ሆነው እንደቀጥሉ የተገለጹት ተወካዮች የክልሉን መንግሥት ይመሰርታሉ፡፡</p>	<p>5. Issue guidelines for the implementation of the socio-economic and administrative plans and programs handed down by its superior bodies and follow up on the implementation of the same.</p>
<p>3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መሥራች በየየራሳቸው ምክር ቤት ይህንን ሕገ መንግሥት የሚያጸድቁ የምክር ቤት አባላትን ይወክላሉ፡፡</p>	<p>6. Issue other plans important for the residents of</p>

4 ይህ ሕገ መንግሥት ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት ተሹመው በዳኝነት ሥራ ላይ የሚገኙ የጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ የወረዳ እና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኞች በዚህ ሕገ መንግሥት እንደተሾሙ ተደርጎ ይቆጠራል፡፡

አንቀጽ ፻፴

የመጨረሻው ሕጋዊ ዕውቅና ያለው ቅጂ

የዚህ ሕገ መንግሥት የአማርኛ ቅጂ የመጨረሻው ሕጋዊ ዕውቅና ያለው ሰነድ ነው፡፡

Kebele and follow its implementation.

7. Create suitable conditions in which the residents of Kebele are initiated for development, protection and care of natural resources and other development activities.

8. Ensure the maintenance of peace and security as well as observance of laws and order in the Kebele.

9. Call and request the chief administrator and other officials and investigate the discharge of their responsibilities.

10. The Council organizes necessary sub-committees for its activities.

11. Organize its own office and lead it.

Article 109

The Speaker of the Kebele Council

1. Speaker and Deputy Speaker of the Kebele Council are elected from among the members of the council.

2. Powers and functions specified for the Chief and Deputy Speaker of the State Council in this constitution shall apply to the Chief and Deputy Speaker of the Woreda Council as appropriate

3. Deputy Speaker shall carry out the duties assigned

by the Speaker. He Acts on behalf of the Speaker in his absence or inability to perform his duties.

Article 110

Sessions and Term of Mandate of the Kebele Council

1. The Kebele Council shall hold regular session every month.

2. The presence of over two-third of the members of the Kebele Council constitutes a quorum. The decision of the Council shall be passed by a majority vote of the members present at a meeting.

3. The term of office of the Kebele Council shall be one electoral term. A new election shall be held one month before the end of the term of office of the Council. The new Kebele Council shall begin its work within one month of the end of the term of office of the previous Kebele Council.

4. The speaker of the Council may call an extraordinary meeting of the Council. The Speaker is also obliged to call an extra-ordinary meeting of the Council at the request of more than one third of the members of the Council.

Article 111

The Kebele Administrative Council

1. The Kebele Administrative Council comprises, Chief and Deputy Chief Administrator, the elected heads of workers of social and service rendering government institutions within the Kebele. It is a subordinate body that implements laws, regulations and directives enacted by its superior bodies.

2. The Kebele Administrative Council is accountable to the chief Administrator, Kebele Council and the Woreda or City Administration;

3. The members of the Kebele Administrative Council shall individually and collectively direct and coordinate administrative functions of the Kebele.

4. In all its decision and actions taken, the members of the Kebele Administrative Council are collectively responsible.

Article 112

Powers and Functions of the Kebele Administrative Council

1. Without prejudice to Article 111 Sub-Article 1 of this Constitution, the Kebele Administrative Council shall have the following powers and Functions:

a/ Implement the development plans and programs issued by the Kebele Council; design its own development plans, submit them to the Kebele Council, and implement them upon approval.

b/ Follow up and control the implementation of the social service plans in the kebele.

c/ Ensure the peace and security of the Kebele.

d/ Ensure that the preservation and development of the natural resource is performed highly, initiate and coordinate the people for development activities.

e/ It shall preserve and take care for all antiquities found in the Kebele, notify the means of its usage to superior bodies.

f/ Perform other duties assigned by the Kebele Council.

2. The Kebele Administrative Council prepares the plans of activities, follows up, and evaluates the implementation through timely contact.

Article 113

Appointment and term of Mandate of the Kebele Chief Administrator

1. The Chief Administrator elected upon recommendation by the political party or a political parties that have greatest seats in the Council;
2. Unless and otherwise provided in this Constitution, the term of office of the Chief Administrator is for the duration of mandate of the Kebele Council

Article 114

Powers and Functions of the Kebele Chief Administrator

1. The chief administrator is accountable to the kebele Council and Woreda or City Administration and he is an administrator of the Kebele.
2. The chief administrator shall have the following powers and functions:

a/ Preside the meeting of the Kebele Administrative Council .

b/ Follow up and control the implementation of policies, laws, regulations, directives, and plans issued by the superior bodies.

c/ After checking by Administrative Council submit the nominee of judges selected for Social Court to

and shall:

1. Act on behalf of the Chief Administrator when he is absence or unable to exercise his powers and functions;
2. Perform other duties assigned to him by Chief Administrator and the Administrative Council;

Article 116

The Kebele Administrative Office

1. Kebele administrative office can be used as the office of the Chief Administrator and Kebele Administrative Council.
2. The office is headed by the Chief Administrator of the Kebele.

Article 117

The Kebele Social Court

1. The Kebele Social Court is established by this Constitution. The details shall be determined by law.
2. According to Article 108, sub-Article 4 of this Constitution, Judges of the Kebele Social Court shall be appointed by the Kebele Council.

CHAPTER TEN

**PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF THE
REGIONAL POLICY**

Article 118

Objectives Principles

1. Any organ of Government shall, in the implementation of the Federal and state Constitutions, other laws and public policies, be guided by the principles and objectives specified under this Chapter.
2. The term "Government" in this Chapter shall mean the Government of South Ethiopia.

Article 119

Political Objectives

1. Guided by democratic principles, the State Government shall promote and support the People's self-rule at all levels.
2. The state government shall respect the identity of nation, nationalities, and peoples. Accordingly the Government shall have the duty to strengthen ties of equality, unity and fraternity among them.

Article 120

Economic Objectives

1. The state government shall have the responsibility to formulate policies, which ensure that all residents of the state can benefit from the regions's legacy of intellectual and material resources.

2. To ensure that the residents of the region have equal opportunities to improve their economic conditions, and to facilitate the equitable distribution of wealth among them.

3. The Government shall provide special assistance to nations, nationalities, and peoples who are lagging behind in development.

4. The Government shall take measures to avert any natural and man-made disasters, and in the event of disasters, to provide timely assistance to the victims.

5. The Government has the duty to hold, on behalf of the People, land and other natural resources and to deploy them for their common benefit and development.

6. The Government shall at all times promote the participation of the People in the formulation of state development policies and programmes; it shall also have the duty to support the initiatives of the People in their development endeavors.

7. The Government shall formulate a policy to ensure rapid development and growth by combining the intellect, energy and money of the people. It shall

make the people play a major role in the economic activities of the region. Therefore, the people shall not only support plans and policies, but also participate in implementing and evaluating them.

8. The government shall have the responsibility to facilitate women's equal participation with men in economic and social development endeavours.

9. The Government shall endeavor to protect and promote the health, welfare and living standards of the working population of the state.

Article 121

Social Objectives

1. To the extent the state's resources permit, policies shall aim to provide all residents of the state access to public health and education, clean water, housing, food and social security;

2. Education shall be provided in a manner that is free from any religious influence, political partisanship or cultural prejudices.

Article 122

Cultural Objectives

1. The Government shall have the duty to support, on the basis of equality, the growth and enrichment of cultures and traditions that are compatible with

fundamental human rights, human dignity, democratic norms and ideals, and the provisions of the Constitution.

2. The Government and all residents of the state shall have the duty to protect the country's natural endowment, historical sites and heritage, and objects.

3. The government shall have the duty to the extent its resources permit, to support and promote the development of the arts, science and technology.

Article 123

Environmental Protection Objectives

1. The Government shall endeavor to ensure that all Ethiopians live in a clean and healthy environment.

2. The design and implementation of programmes and projects of development shall not damage or destroy the environment.

3. People have the right to full consultation and to the expression of views in the planning and implementations of environmental policies and projects that affect them directly.

4. The Government and the residents of the region shall have the duty to protect the environment.

CHAPTER ELEVEN

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 124

Declaration of State of Emergency

1. According to Article 93 Sub- Article 1) (b) of the Federal Constitution and Article 68 Sub-Article 7 of this Constitution, the Executive Council shall have the power to decree a State of Emergency and implement it, whenever a natural disaster or an epidemic occur;

2. Within fifteen days of the adoption of the decree of the State of Emergency, the Executive Council shall notify the Speaker to call the state Council for an extra-ordinary meeting and submit the decree for approval. If not approved by a two-thirds majority vote of members of the State Council the decree shall be repealed forthwith.

3. A state emergency decreed by Executive Council, if approved by the State Council, can remain in effect up to six months. The State Council may, by a two-thirds majority vote, allow the decree of State of Emergency to be renewed every four months successively.

4. In the exercise of its Emergency power the Executive Council cannot ,however, suspend or limit the rights provided for in Article 15, 16,18(1) and (2), 21 (1), 24 (1), 25, 27(1) and Article 39 of this constitution in respect of any rules and

measures taken by it.

Article 125

State of Emergency Inquiry Board

1. The the State Council, while declaring a State of Emergency, shall simultaneously establish a State of Emergency Inquiry Board, comprising of seven persons to be chosen and assigned by the State Council from among its members and from legal experts.

2. The State of Emergency Board shall have the following powers and responsibilities:

a. To make public within one month the names of all individuals arrested on account of the state of emergency together with the reasons for their arrest.

b. To inspect and follow up that no measure taken during the state of emergency is inhumane.

c. To recommend to the the Chief Executive or to the Executive Council corrective measures if it finds and case of inhumane treatment.

d. To ensure the prosecution of perpetrators of inhumane acts.

e. To submit its views to the State Council on a request to extend the duration of the state of emergency.

Article 126

The Auditor General

1. The Auditor General shall be accountable to the State Council;

2. The Auditor General shall audit and inspect the accounts of state administrative institutions and other agencies, to ensure that expenditures are properly made for activities carried out during the fiscal year and in accordance with the approved allocated budget, and submit its reports thereon to the State Council.

3. The Auditor General shall draw up its annual budget and submit directly to the the State Council for approval.

4. The powers and Functions of the Auditor General shall be determined by law.

Article 127

Initiation of the Constitutional Amendment

Any proposal for constitutional amendment, if supported by two-thirds majority vote in the State Council, or by two-thirds majority vote in the Council of Nationalities or when one-thirds of the Councils of the Zonal, by a majority vote, shall be submitted for discussion and decision to the general public to those whom the amendment of the Constitution concerns.

Article 128

Amendment of the Constitution

1. This Very Article can be amended only in the following manner:

a) When all zonal Councils, by a majority, approve the proposed amendments; and

b) When State Council and Council of Nationalities, by a two-thirds majority vote, approve the proposed amendments.

c)

2. The provisions of Chapter Two and Three of this Constitution shall be amended only if the provisions of Chapter Two and Three of the Federal Constitution are amended. Th amendment shall be ratified in accordance with Article 3 hereof.

3. All provisions of this constitution other than that

specified in sub Article 2 of this Article can be amended only in the following manner:

a) When the State Council and Council of Nationalities, in a joint Session, approve a proposed amendment by a two-thirds majority vote; and

b) When two-thirds of the Councils of the Zones approve the proposed amendment by majority votes.

Article 129

Councils Members Elected and Judges Appointed Prior to this Constitution

1. Members of the State Council and Council of Nationalities served in the Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State shall continue to be members of the State Council and Council of Nationalities of the South Ethiopian Regional State.

2. The representatives who are elected and serving in the constituencies at each level of the region, as stated in sub- Article 1 of this Article to continue as members of the South Ethiopia Regional Council, Shall form the State.

3. Subject to the provisions of sub-Article 1 and 2 of this article, the founder of the State shall represent the members of the council who approve this constitution in their respective councils.

